



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

የደንበኞች ገቢዎች ለጥቅም ላይ የዋለው የገንዘብ ሰነድ ነው

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

25th Year, No 78
ADDIS ABABA 12th August, 2019

ግጥም	CONTENT
አዋጅ ቁጥር ፩፻፩፻፲፱/፳፻፲፩ ዓ.ም የከፍተኛ ትምህርት አዋጅ.....፲፮ ፻፩፻፲፱	Proclamation No 1152 /2019 Higher Education Proclamation.....Page 11445

አዋጅ ቁጥር ፩፻፩፻፲፱/፳፻፲፩
የከፍተኛ ትምህርት አዋጅ

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ተማሪዎች ከመቀበልና ከማስመረቅ ባለፈው ስድስት ወር በፊት ለግንዛቤ ማሳደግና ለጥራት ማረጋገጥ ማስፈጸም ይገባል።

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ህገና ስርዓትን ተከትሎ ተለዕኳቸውን በሰከሱ በመወጣት መንግስትና ህዝብ የሚጠበቁባቸውን ውጤት ማስገኘት እንዲችሉ ዘርፉን የሚመራው ህግ የነበረው የይዘት ከፍተኛ ይህም ያስከተለው የአፈጻጸም ጉድለት እንዲያሰራጭ ችግር ሆኖ በመገኘቱ፤

የከፍተኛ ትምህርት ስርዓትና ተቋማት የትምህርት አገልግሎትና ጥራትን ያረጋገጡ እንዲሆኑ ተቋማት የትምህርትና ስልጠና የጥናትና ምርምር እንዲሆኑ የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት መስጫ ማዕከል እንዲሆኑ ማህበረሰብ ላይ ተግባር ማድረግና ችግሮች ቅድሚያ የሚሰጡ እና ተቋማዊ አስተዳደር ግልጽነትን ተጠያቂነትና ፍትሃዊነት የሰፈነበት ማድረግ የሚያስችል ስርዓት መዘርጋት በማስፈለግ፤

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመግር ማስተማር ጥናትና ምርምር እና የማህበረሰብ አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት ከሀገራችን የዕድገትና ተቋማት ሊኖራቸው ይገባል።

PROCLAMATION NO.1152/2019
HIGHER EDUCATION PROCLAMATION

WHERE AS, though Higher Education Institutions have been enrolling and graduating students, there were weaknesses in terms of ensuring quality and relevance and satisfying public demands in producing required human capital;

WHERE AS, it has become necessary to create an appropriate legal framework to guide Higher Education Institutions in achieving their missions expected of them by the government and public as the previous proclamation is found to have shortages in its contents;

WHERE AS, it has become necessary to create an appropriate legal framework to ensure quality and relevance of Higher Education Institutions, and ensure that they are center of excellence in teaching, learning, research and community service; and ensure that Higher Education Institutions give due attention and priority to nationally prioritized areas and lay governance system of transparency, equity and accountability;

WHERE AS, it is necessary to provide bylaw that enable Higher Education Institutions to be competent in their mission achievement; producing graduates with required knowledge, skill and ethics; and ensure that institutional and academic freedom is exercised within the legal

የገጽ ዋጋ Unit Price 68.98

የገጽ ገቢዎች ለጥቅም ላይ የዋለው የገንዘብ ሰነድ ነው
Negarit G. P.O. Box 80001



በስነ-ምግባር የዳቦሩ ብቁ ዜጎች ማፍራት፤ በህግና ስርዓትን ማዕቀፍ ውስጥ ተጠያቂነትንና ኃላፊነትን በአረጋገጠ ሁኔታ ተቋማዊ እና አካዳሚክ ነጻነታቸው ተጠብቆ፤ ተልዕኳቸውን መወጣት እንዲችሉ ለማድረግ ነገሩን ህግ በማሻሻል አዲስ ህግ ማውጣት በማስፈለጉ፤ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግስት አንቀፅ ፶፭(፩) መሰረት የሚከተለው ታውጇል፡-

ክፍል አንድ
ጠቅላላ ድንጋጌዎች

፩. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ "የከፍተኛ ትምህርት አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፩፻፶፪/፪ሺ፲፩" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አግባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

፩/ "አካዳሚክ ማህበረሰብ" ማለት በተቋም ውስጥ በመደበኛነት ወይም በጊዜያዊነት በመማር፣ በማስተማር እና በምርምር ተግባር ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ሰዎችን ያቀፈ ነው።

፪/ "አካዳሚክ መኮንን" ማለት የምርምርና ህትመት መኮንን፣ ሬጅስትራርና የመሳሰሉትን መኮንኖች ማለት ነው።

፫/ "የአካዳሚክ ሰራተኛ" ማለት በማስተማር እና/ወይም በምርምር ተግባር ላይ የተሰማራ የተቋም ሰራተኛ ሲሆን ሴኔት በሚያወጣው ደንብ መሰረት የአካዳሚክ ሰራተኛ ተብሎ እውቅና የተሰጠው ሌላ የተቋም ባለሙያንም ይጨምራል።

፬/ "የትምህርት ክፍል" ማለት የአንድ ተቋም አካል የሆነ ኮሌጅ፣ ፋካልቲ፣ ትምህርት ቤት፣ ኢንስቲትዩት፣ ማዕከል ወይም ዲፓርትመንት ነው።

፭/ "የአስተዳደር ድጋፍ ሰጭ ሰራተኛ" ማለት የአስተዳደር፣ የቢዝነስ አመራር፣ የፋይናንስና ሂሳብ ስራ፣ የምግብ አገልግሎት ማቅረብ፣ የጥገና፣ የጥበቃና የደህንነት ወይም የመሳሰሉትን ተግባራት የሚያከናውን የተቋም ሰራተኛ ነው።

frameworks, it is necessary to amend the existing proclamation;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

PART ONE
GENERAL PROVISIONS

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the "Higher Education Proclamation No.1152/2019".

2. Definition

In this Proclamation, unless the context requires otherwise:

1/ "academic community" means all those persons engaged in studying, teaching and doing research as permanent or visiting members of an institution;

2/ "Academic officer" means research and publication officer, registrar and other similar officers;

3/ "academic staff" means members of an institution employed in the capacity of teaching and/or research, and any other professional of the institution who shall be recognized so by senate statutes;

4/ "academic unit" means a college, faculty, school, an institute, a department or a centre established as a constituent unit of an institution;

5/ "administrative support staff" means personnel of an institution employed to provide administrative, business management, accounting, catering, maintenance, safety, security and such other services;



፮/ "ኤጄንሲ" ማለት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ የተቋቋመ የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጄንሲ ነው።

፯/ "ማዕከል" ማለት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ የተቋቋመ የትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል ነው።

፰/ "ከፍተኛ ትምህርት" ማለት በሰነ-ጥበብ በማህበራዊ ሳይንስ እና በሳይንስና ቴክኖሎጂ መስኮች በቅድመ ምረቃና ድህረ ምረቃ የድግሪ ጥራግራሞች በዚህ አዋጅ አንቀፅ ፲፰ ስር በተመለከቱት የትምህርት አግባቦች የሚሰጥ ትምህርት ነው።

፱/ "ተቋም" ማለት የመንግስት ወይም የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ነው።

፲/ "የመንግስት ተቋም" ማለት እንደ አግባብነቱ በጀቱ በፌዴራል ወይም በክልል መንግስት የሚመደብለት የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ነው።

፲፩/ "የግል ተቋም" ማለት በአንድ ግለሰብ ወይም ከአንድ በላይ ቁጥር ባላቸው ሰዎች ባለቤትነት ወይም አላማው ለትርፍ ባለሆነ ማህበራት ወይም በህብረት ስራ ማህበራት ወይም በንግድ ማህበርነት የተመሰረተ ወይም በውጭ አገር የተመሠረተና በኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀስ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ነው።

፲፪/ "የማሰተማሪያ ሆስፒታል" ማለት ባለቤትነቱ የከፍተኛ ትምህርት ተቋሙ የሆነ የጤና አገልግሎትን ከመማር ማሰተማርና ምርምር ጋር አጣምሮ የሚሰጥ ሆስፒታል ማለት ነው።

፲፫/ "የአካዳሚክ ቴክኒክ ረዳት ባለሙያ" ማለት የመማር ማሰተማርን የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ስራን በሙያው ለማገዝ የተቀጠረ ሰራተኛ ነው።

፲፬/ "ሚኒስቴር" ወይም "ሚኒስትር" ማለት እንደ ቅደም ተከተሉ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ነው።

፲፭/ "የውስጥ ገቢ" ማለት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተልዕኮዎቻቸውን በማሳካት ሂደት ከሚያከናውናቸው ተጓዳኝ የሆኑ የስራ እንቅስቃሴዎች የሚሰበሰቡት

6/ "Agency" means Higher Education Relevance and Quality Agency established by regulation of the Council of Ministers;

7/ "Centre" means Higher Education Strategy Centre established by regulation of the Council of Ministers;

8/ "Higher Education" means education in the arts , Social Sciences, and sciences and technology programs offered to undergraduates and graduate students who attend degree programs through any of the delivery modes stated under Article 18 of this Proclamation;

9/ "Institution" means a public or private Higher Education Institutions;

10/ "Public Institution" means an institution whose budget is allocated by the Federal or State Government, as the case may be;

11/ "private institution" means a non-public higher education institution established by one or more individual owners or by nonprofit making associations, founded as cooperative society or commercial association, or higher education institution established abroad and operating in Ethiopia;

12/ "Teaching Hospital" means a hospital owned and operated by Higher Institution that accomplishes a joint Teaching, Service and Research Activities.

13/ "technical academic supporting staff" means non-academic and non-administration personnel employed to support professionally the teaching-learning process.

14/ "Ministry" or "Minister" means the Ministry or Minister of Science and Higher Education Institutions;

15/ "Internal Income" means any Income generated by an institution from sale or provision of service in allied activities of their mission.



የአቃ ወይም የአገልግሎት ክፍያ ነው።

፲፮/ "ጥምር ዲግሪ" ማለት ተቋማት ከኢንዱስትሪዎች ጋር በጋራ ስርዓተ-ትምህርት በመቅረጽና በማስተማር በተቋሙ የሚሰጥ ድግሪ ነው።

፲፯/ "ክልል" ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግስት አንቀጽ ፵፯ የተመለከተው ማንኛውም ክልል ሲሆን የአዲስ አበባና የድሬደዳ ከተሞች አስተዳደሮችን ይጨምራል።

፲፰/ "ሳባ-ቲካል እርፍት" ማለት የአካዳሚክ ሰራተኛ ለተከታታይ ስደስት አመት ሲሰራ ሰባተኛውን አመት ሙሉ ደመወዙ ተከፍሎት የሚያገኘው የሙሉ የአካዳሚክ ዘመን እርፍት ነው።

፲፱/ "ሰው" ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

፳/ ማንኛውም በወንድ ፆታ የተገለጸው ድንጋጌ የሴትንም ፆታ ይጨምራል።

፫. የተፈጻሚነት ወሰን

፩/ ይህ አዋጅ በኢትዮጵያ ውስጥ በሚንቀሳቀስ ማንኛውም ተቋም ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ ድንጋጌ ቢኖርም ይህ አዋጅ በሃይማኖት ተቋም ስር ባለና ዓላማውና የትምህርት ስርዓቱ ኃይማኖት ነክ በሆነ ተቋም ላይ እንዲሁም የዲፕሎማና የሰርተፍኬት ስልጠና ብቻ በሚሰጥ ተቋም ላይ ተፈጻሚ አይሆንም።

፬. የከፍተኛ ትምህርት ዓላማዎች

የከፍተኛ ትምህርት የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

፩/ የአገሪቱን ልማት ሰላምና ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እውን የሚያደርጉትን ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት የሚያገልግሉ የማንነት የባህልና የታሪክ ብዝሃነትን የሚንከባከቡ እንዲሁም ሃገሪቱን በአለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ መሆን የሚያስችሏት ምሩቃንን ማዘጋጀት።

፪/ በአገሪቱ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ችግር ፈቺ የሆነና በዕውቀትና በቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ የተኮረ ምርምርን ማራመድና ማጎልበት።

16/ "Dual Degree" means a degree provided by the institution forming a curriculum and teaching jointly with the industry;"

17/ "state" means any state specified in Article 47 of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and includes the Addis Ababa and Dire Dawa city administrations;

18/ "Sabbatical leave" means academic leave of the seventh year with full pay, when the academic employee has been working for six consecutive years.

19/ "person" means a natural or juridical person;

20/ any expression in the masculine gender includes the feminine.

3. Scope of Application

1/ This Proclamation shall apply to any institution operating in Ethiopia.

2/ Notwithstanding to the provisions of sub-article (1) of this Article, this Proclamation shall not apply to institutions under religious organizations and whose objectives and curricula are primarily religious and to those institutions that offer only diploma and certificate programs.

4. Objectives of Higher Education

The objectives of Higher Education are to:

1/prepare sufficient knowledgeable, skilled, and attitudinally mature graduates in relevant disciplines with competence to support Peace, Democracy and National Development that can make the country internationally competitive.

2/promote and enhance research focusing on knowledge and technology transfer consistent with the country's priority needs;



፫/ በተለዕኮው እና በመልካም አስተዳደር የልሀቀት ማዕከል ሆኖ ለአገራዊ ሥራዎች ስኬት የበኩላቸውን አስተዋፅኦ የሚያደርጉ ተቋማዊ ቁመና መፍጠር፣ መገንባትና ማጎልበት።

ክፍል ሁለት

ስለተቋም፣ የተቋሙ ሰራተኞችና ተማሪዎች

ገዕሥ ክፍል አንድ ስለተቋም

፩. ስለ መቋቋም

፩/ በፌዴራል መንግስት በጀት የሚተዳደር የመንግስት ተቋም በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ መሰረት ይቋቋማል።

፪/ በክልል መንግስት በጀት የሚተዳደር ተቋም በክልሉ በሚወጣ ህግ መሰረት ይቋቋማል። ሆኖም በክልል መንግስት የሚወጣው ህግ የዚህን አዋጅ ድንጋጌዎችና ሌሎች የፌዴራል አነስተኛ የጥራት መመዘኛ መስፈርቶችን ማሟላት ይኖርበታል።

፫/ አግባብነት ያላቸው የዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው የግል ተቋም እንደ አግባብነቱ በማህበራት፣ በንግድ ድርጅት፣ በሕብረት ሥራ ማህበራት ህግ መሰረት አግባብነት ባለው ሌላ ሕግ መሠረት ይቋቋማል።

፬/ ማንኛውም ተቋም የሚቋቋመው፣ የሚለወጠው ወይም ማሻሻያ የሚደረግበት የሚከተሉትን ባካተተ የፕሮጀክት እቅድ ላይ በመመሥረት ይሆናል፡-

ሀ) ማኅበራዊ ተቀባይነት ያላቸው የተቋም ዓላማዎችን ያስቀመጠ፤

ለ) የተቋሙ ደረጃና ዋና ዋና አካላዊ ክፍሎች ዝርዝር እና የትምህርት ፕሮግራሞችና ሥርዓተ ትምህርትን ያካተተ መግለጫ፤

ሐ) የተቋሙን አካላዊ ሠራተኞች፣ የትምህርት መገልገያዎችና የገንዘብ ምንጭን የሚገልጽ መረጃ፤

መ) ትምህርትና ምርምርን በብቃት ለማካሄድ የሚያስችል የአስተዳደር ሥርዓት ያለው ስለመሆኑ ማረጋገጫ፤

3/ Establish a System to create and enhance Institutions who can be emulated as Centre of Excellence for Mission attainment and Good Governance.

PART TWO

INSTITUTIONS, STAFF AND STUDENTS OF INSTITUTIONS

SECTION ONE : INSTITUTIONS

5. Establishment

1/ A public institution financed by the Federal Government shall be established by regulation of the Council of Ministers.

2/ A public institution financed by a state government shall be established by law enacted by the state; provided however, that the state law shall comply with the requirements of this Proclamation and other federal minimum quality standards.

3/ Without prejudice to the provisions of this Proclamation, a private institution shall be established in accordance with the law governing associations, business organizations, cooperatives or any other relevant law.

4/ Any institution shall be established, changed or modified on the basis of a project which shall:

a) set socially acceptable aims for the proposed institution;

b) contain a description of the status and main academic units of the institution, and documentation on programs and curricula;

c) provide data on the academic staff, and teaching materials, and the funding schemes;

d) provide for a management system which shall guarantee effective delivery of education and research;



ሠ) የአገሪቱ እነሰተኛ የጥራት መመዘኛዎችን የሚያከብር ስለመሆኑ የጽሑፍ ማረጋገጫ።

ረ/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፬ ስር የተመለከቱትን በሚመለከት ሚኒስቴሩ ዝርዝር መመሪያ ያወጣል።

ሪ/ ስለተቋም መቋቋም፣ መለወጥ ወይም መሻሻል የዚህን አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደአግባብነቱ በኢትዮጵያ ውስጥ በሚንቀሳቀስ በውጭ አገር በተቋቋመ ተቋም ወይም የተቋሙ ቅርንጫፍ ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ።

፮/ ተቋማት በተልዕኮና በትኩረት ተለይተው ሊደራጁ ይችላሉ።

፮. ስለ ተቋም ደረጃ

ማንኛውም ተቋም ተጥሎ ከተመለከቱት በአንዱ መቋቋም ይችላል፡-

- ሀ) የኒቨርሰቲ፣
- ለ) የኒቨርሰቲ ኮሌጅ፣
- ሐ) ኮሌጅ፣
- መ) ኢንስቲትዩት፣

፯. የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መሪ እሴቶች

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለተልዕኮቻቸው መላካት የሚያራምደቸውና የሚጠብቁቸው እሴቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡-

- ፩/ እውነትን የመሻትና የመግለፅ ነፃነት፤
- ፪/ አመክኖአዊነትና ተቀባይነት ባለው የሃሳብ ልውውጥ መርህ ላይ የተመሰረተ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ ነፃነት፤
- ፫/ አካዳሚያዊ ተወዳዳሪነትና በትብብር ላይ የተመሰረተ ዝምድና፤
- ፬/ በተልዕኮ ስኬት ላይ የተመሰረተ ታዋቂነት፤
- ፭/ ተቋማዊ ነፃነትን ከተጠያቂነት ጋር ማረጋገጥ፤
- ፮/ መስናን የመታገል ባህል፤
- ፯/ ፍትህ ፍትሃዊነትንና የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ፤
- ፰/ ሃብትን በቁጠባ መጠቀምና ንብረትን መንከባከብ፤

e) written verification to ensure that it comply with minimum national standards and requirements.

5/ The Ministry shall issue directives on application of the provisions of sub-article 4 of this Article.

6/ The requirements for the establishment, change or modification of an institution under this Article as appropriate shall apply to the establishment of an institution or a branch of an institution that originates in a foreign country and works in Ethiopia.

7/ Institutions shall be established on the basis of their mission and objective.

6. Status of Institutions

Any institution may be established as an entity having the status of:

- a) University;
- b) University College;
- c) College;
- d) Institute

7. Guiding Values of Higher Education Institutions

The guiding values that Higher Education Institutions shall promote and uphold in pursuance of their mission are:

- 1/ pursuit of truth and freedom of expression of truth;
- 2/ Promote freedom of expression based on reason and Rational Discourse ;
- 3/ academic competitiveness in scholarship and cooperation with other institutions;
- 4/ institutional reputability based on successful execution of mission;
- 5/ institutional autonomy with accountability;
- 6/ a culture of fighting corruption;
- 7/ justice, fairness and rule of Law;
- 8/ economical use of resources and effective maintenance of assets.



፱/ ቀልጣፋና ጥራት ያለው አገልግሎት መስጠት፤

፲/ የቀልፍ በባለድርሻዎች ተሳትፎና ውክልናን ማረጋገጥ፤

፲፩/ ዴሞክራሲያዊ ባህልን እና ስነምግባርን በማሳደግ የባህል ብዝሃነትን መጠበቅ፤

፲፪/ ለምስጉን ሰው እውቅና መስጠት።

፳. የተቋም ተግባርና ኃላፊነት

የዚህ አዋጅ ሌሎች ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ማንኛውም ተቋም የሚከተለው ኃላፊነት ይኖረዋል፡-

፩/ የከፍተኛ ትምህርት ዓላማዎችና የተቋማት መሪ እሴቶችን የሚያከበር፣ የትምህርትና ምርምር ተቋም መሆኑን የማረጋገጥ፤

፪/ የትምህርት ፕሮግራሞችን የመቅረጽና የከፍተኛ ትምህርትን የመስጠት፣ በአገሪቱ ፍላጎት ላይ በመመሥረት በእውቀት፣ በክህሎትና በአመለካከት የታነቡ ምሩቃንን የማፍራት እና በፕሮግራሞቹ መሠረት የተለያዩ የትምህርት ማስረጃዎችን የመስጠት፤

፫/ በሀገራዊ የትኩረት አቅጣጫ መሠረት አግባብነት ያላቸው የጥናት፣ ምርምር እና የማህበረሰብ አገልግሎትን ቅድሚያ በሚሰጣቸው ሀገራዊና ከባቢያዊ ጉዳዮች ላይ የማካሄድና ግኝቶቹንም ተገቢ በሆነ አግባብ የማስራጨት፣ እንደአስፈላጊነቱ ከአገር ውስጥና ከውጭ ተቋማት እና ከሌሎች የምርምር ማዕከላት ጋር በመተባበር አካዳሚያዊና የምርምር ፕሮጀክቶችን የማካሄድ፤

፬/ በዚህ አዋጅና ተፈጻሚነት ባላቸው የሌሎች ሕጎች ድንጋጌዎች መሠረት ሠራተኞቹን የመቅጠርና የማስተዳደር የተቋሙን ገንዘብና ንብረት የማስተዳደር፤

፭/ በዚህ አዋጅና ተፈጻሚነት ባላቸው የሌሎች ሕጎች ድንጋጌዎች መሰረት የተለያዩ የገቢ ማመንጫ ስራዎችን የመስራትና ገቢውን ለተለያዩ ማስፈጸሚያ የመጠቀም ነፃነት፤

፮/ በዚህ አዋጅ መሠረት የውስጥ ደንቦችና መመሪያዎችን የማውጣትና የማስፈፀም፤

9/ quality and efficient service delivery;

10/ensure Participation and representation of key Stakeholders;

11/developing democratic culture, ethics and maintaining cultural diversity ;

12/ recognition of merit for a distinguished person.

8. Duties and Responsibilities of an Institution

Without prejudice to other provisions of this Proclamation, every institution shall:

1/ uphold the objectives of higher education and the guiding values of the institution; and ensure that it is an institution of research and education.

2/ develop programs of study and provide higher education; prepare and supply qualified graduates in knowledge, skills, and attitudes on the basis of the needs of the country;and award academic qualifications in accordance with its programs;

3/ undertake and encourage relevant study, research, and community services in national and local priority areas and disseminate the findings as may be appropriate; undertake, as may be necessary, joint academic and research projects with national and foreign institutions or research centers;

4/ recruit and administer its personnel and manage its finance and property in accordance with this Proclamation and other applicable laws;

5/ as per this proclamations and relevant laws institutions can conduct different internal income generating activities to support their missions;

6/ issue and implement internal regulations and directives in accordance with this Proclamation;



፯/ የተቋሙን እቅድ፣ በጀትና አደረጃጀት የማዘጋጀትና ሲፈቀድም የመተግበር፣ እንዲሁም በዚህ አዋጅ መሠረት የአፈፃፀም ሪፖርቶችን የማቅረብ፤

፰/ በተልዕኮው ላይ በመመስረት ከኢንዱስትሪዎችና ሌሎች ተቋማት ጋር የትብብር ግንኙነቶችን የመመስረት፤

፱/ ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ወይም ለሕብረተሰቡ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ግለሰቦች እውቅና ወይም ሽልማት ወይም የክብር ዲግሪ የመስጠት፤

፲/ ለመጀመሪያና ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እገዛ ማድረግና እንደአስፈላጊነቱ ለቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤቶች እና የሰልጠና ተቋማት እገዛ ማድረግና ከነሱ ጋር መተባበር፤

፲፩/ በዚህ አዋጅ በተደነገገው መሠረት አመታዊና የቀደምት አመታት የትምህርት ግብአትና ውጤት እንዲሁም የፋይናንስ ገቢና ወጪ ስታቲስቲካዊ መረጃዎችን የማሳተም፤

፲፪/ የተማሪዎችን የሰነ-ምግባር ደንብና የዲሲፕሊን አርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል የአሰራር ሥርዓት የመዘርጋት፤

፲፫/ በዚህ አዋጅና በማቋቋሚያው ሕግ ወይም በመመስረቻው ሰነድ የተሰጠውን ሌሎች ኃላፊነቶችን የመወጣት፤

ዘ. ስለ ትምህርት ደረጃ

በዚህ አዋጅ ስለተቋማት ደረጃ የተደነገጉት እንደተጠበቁ ሆነው በማንኛውም ተቋም የሚሰጥ ሥርዓተ ትምህርት፡-

- ፩/ በመጀመሪያ ዲግሪ
- ፪/ የሕክምና ዶክተር /ኤም.ዲ./ ወይም የእንሰሳት ሕክምና ዶክተር /ዲ.ቪ.ኤም/ ዲግሪ
- ፫/ የሁለተኛ ዲግሪ
- ፬/ የሕክምና ወይም የሌላ ሙያ ስፔሻሊቲ
- ፭/ ከመጀመሪያ ደግሞ በኋላ የሚሰጥ የድህረ ምረቃ ዲፕሎማ

7/prepare plans, budget and organizational structures and implement the same upon approval; and submit performance reports;

8/ establish cooperation relations with industries and other institutions in pursuit of its mission;

9/ give recognition or award prizes or honorary degrees to persons of outstanding achievements or contributes the to society;

10/ provide support to primary and secondary education and as may be appropriate provide support to technical and vocational schools and tranning institutions and cooperate with them.

11/ publish annual and multi-year statistics on educational input-and-output and financial incomes and expenditures as stipulated in this Proclamation;

12/ Establish and Install a system for Student Conduct and Disciplinary Measures.

13/dischage other responsibilities provided for in this Proclamation and in its instrument of establishment.

9. Levels of Education

Without prejudice to the provisions of this Proclamation any institution shall have programs,as may be appropriate, leading to the award of:

- 1/ Bachelor Degree ;
- 2/ Medical Doctor (MD) or Doctor of Veterinary Medicine (DVM) degree;
- 3/ Second Degree
- 4/ Medical or other Professional Specialty;
- 5/Higher Diploma to be achieved after first degree.



፯/ የዶክተሬት /፲.ኤች.ዲ/ ወይም ተመሳሳይ ደረጃ ያለው ሌላ ዲግሪ ወይም

፺/ በሴኔት የተወሰነ ማንኛውም ሌላ ዲግሪ የሚሰጥ ይሆናል።

፲. የዩኒቨርሲቲ ደረጃ ስለመስጠት

፩/ ማንኛውም ተቋም "ዩኒቨርሲቲ" የሚለው ስያሜና ደረጃ በሚኒስቴሩ የሚሰጠው የሚከተሉትን መመዘኛዎች ሲያሟላ ይሆናል፡-

ሀ) በመደበኛ የዲግሪ ፕሮግራም ፪ሺ እና ከዚያ በላይ ተማሪዎችን ቢያንስ ከዲፓሎማት በላይ በሆኑ ሶስት የትምህርት ክፍሎች በቅድመ ምረቃና ድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች የማስተማር አቅም ሲኖረው ወይም በመደበኛ የዲግሪ ፕሮግራም ፪ ሺ እና ከዚያ በላይ ተማሪዎችን ቢያንስ ከዲፓሎማት በላይ በሆኑ አራት የትምህርት ክፍሎች በቅድመ ምረቃ ፕሮግራም ብቻ የማስተማር አቅም ሲኖረው፤

ለ) በዩኒቨርሲቲ ኮሌጅነት ወይም በኮሌጅነት ወይም በኢንስቲትዩትነት የከፍተኛ ትምህርት አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ ከሆነ በዲግሪ ፕሮግራም ቢያንስ ለአራት ተከታታይ አመታት ተማሪዎችን ያስመረቀ ሲሆን፤

ሐ) አግባብነት ባላቸው የተለያዩ መስኮች ምርምር የሚያደርግ የምርምር ጡቤቶችን ያሳተመ እና የምርምር ግኝቶችን ለተጠቃሚዎች የሚያስተላልፍባቸውን መንገዶች ያመቻቸ ሲሆን፤

መ) በሚኒስቴሩ የወጡ ሀገራዊ እነስተኛ የደረጃ መመዘኛዎችን የሚያሟላ ደረጃውን የጠበቀ ሥርዓተ ትምህርት ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ የአካዳሚክ ሠራተኞች በዚህ አዋጅ የተደነገገውን ተቋማዊ የአስተዳደር አደረጃጀት የማስተማሪያ ክፍሎች፣ ቤተ-መጽሐፍትና ቤተ-መ-ከራዎች ያለው እና ሌሎች የትምህርት መስኮች የሚያስፈልጉ ግብአቶችን ያሟላ ሲሆን፤

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ ድንጋጌዎች ቢኖሩም በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፩ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ አንድ ተቋም የዩኒቨርሲቲ ስያሜና ደረጃ ይዞ

6/Doctorate (PhD) Degree or its equivalent; or

7/ Any other degree that may be determined by the senate.

10. Granting the Status of a University

1/ An institution shall be granted the name and status of a "university" by the Ministry where:

a) it has a minimum enrollment capacity of two thousand students in regular undergraduate and graduate programs in at least three academic units larger than departments, or it has a minimum enrollment capacity of two thousand students in regular undergraduate programs in at least four academic units larger than departments;

b) it has a record of at least four consecutive classes of graduates in a degree program if it has been rendering services of higher education after being accredited as a university college, college or institute;

c) it undertakes research in different appropriate fields, has published its research products and has facilitated means of dissemination of the research findings to end-users;

d) it has a curriculum that matches the national standards set by the Ministry, the necessary academic staff, institutional governing structures as provided for by this Proclamation, teaching materials, classrooms, libraries, laboratories, and other appropriate discipline-related facilities; and

2/ Notwithstanding the provisions of sub-article (1) of this Article and without prejudice to Article 5 of this Proclamation, an institution may be established with



እንዲቋቋም ታስቦ ከሆነና ያለው የሰው ሀብት አቅርቦትና ተቋማዊ እቅድና ራዕይ ሲታይ የታሰበው ተቋም በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ ሥር የተቀመጡትን መመዘኛዎች ተቀባይነት ባለው ጊዜ ውስጥ ሊያሟላ ይችላል ብሎ ሚኒስቴሩ ሲያምን ተቋሙ የኒሽርስቲ ሆኖ መቋቋም ይችላል።

ሀ/ በመደበኛና በርቀት ትምህርት ላይ ወይም በርቀት ትምህርት ላይ ብቻ የተመሠረተ ተቋም የየኒሽርስቲ ደረጃን መወሰን አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የራሱን ጥናት በማድረግ በሚኒስቴሩ የሚወሰን ይሆናል።

፲፩. የየኒሽርስቲ ኮሌጅ ደረጃን ስለመስጠት

ፈ/ ማንኛውም ተቋም ከሚኒስቴሩ "የኒሽርስቲ ኮሌጅ" የሚለውን ስያሜና ደረጃ ለማግኘት በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲ ንዑስ አንቀጽ /፩/ ፊ.ደ.ል ተራ /ሐ/፣ /መ/ እና /ሠ/ ከተመለከቱት በተጨማሪ፡-

ሀ) በመደበኛ የዲግሪ ፕሮግራሙ ቁጥራቸው ቢያንስ ፪ ሺ የሆኑ ተማሪዎችን ከዲፕሎማው በላይ በሆኑ ሶስት የትምህርት ክፍሎች በቅድመ ምረቃ ፕሮግራም ብቻ የማስተማር አቅም ያለው፣ እና

ለ) በኮሌጅነት ወይም በአንስቲትዩትነት የክፍተኛ ትምህርት አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ ከሆነ በዲግሪ ፕሮግራም ቢያንስ ለሶስት ተከታታይ አመታት ተማሪዎችን ያስመረቀ መሆን አለበት።

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ ቢኖርም በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፭ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ አንድ ተቋም ያለው የሰው ሀብት አቅርቦት፣ ተቋማዊ እቅድና ራዕይ ሲታይ ተቋሙ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ ሥር የተቀመጡትን መመዘኛዎች በሦስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ሊያሟላ ይችላል ብሎ ሚኒስቴሩ ሲያምን ተቋሙ የኒሽርስቲ ኮሌጅ ሆኖ መቋቋም ይችላል።

፫/ በመደበኛና በርቀት ትምህርት ላይ ወይም በርቀት ትምህርት ላይ ብቻ የተመሠረተ ተቋም የየኒሽርስቲ ኮሌጅ ደረጃን መወሰን አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ እንደነገሩ

the name and the status of a university if it is conceived as such and its resource provisions as well as its institutional plans and vision are such that it can, in the judgment of the Ministry, fulfill the requirements set forth under sub-article (1) of this Article in an acceptable time.

3/ The Ministry shall determine the university status of an institution that offers a combination of regular and distance or only distance education on the basis of its own study.

11. Granting the Status of a University College

1/ An institution that may be granted the name and status of a "university college" by the Ministry shall, in addition to the requirements stipulated under paragraphs (c), (d) and (e) of sub-article (1) of Article 10 of this Proclamation:

a) have a minimum enrollment of two thousand capacity of undergraduate students in its regular degree programs in three academic units larger than departments; and

b) have a record of at least three consecutive classes of graduates in a degree program if it has been rendering services of higher education after being accredited as a college or an institute.

2/ Notwithstanding the provisions of sub-article (1) of this Article and without prejudice to Article 5 of this Proclamation, an institution may be established with the name and status of a university college if its resource provisions as well as institutional plans and vision are such that it can, in the judgment of the Ministry, fulfill the requirements set forth under sub article (1) of this Article within three years.

3/ The Ministry shall determine the university college status of an institution that offers a combination of regular and distance or only distance education on



ሁኔታ የራሱን ጥናት በማድረግ ወይም መልካም ዓለም አቀፍ ተሞክሮን በመጠቀም በሚኒስቴሩ የሚወሰን ይሆናል።

፲፪. የኮሌጅ ደረጃን ስለመስጠት

አንድ ተቋም በሚኒስቴሩ "ኮሌጅ" የሚለውን ስያሜና ደረጃ ለማግኘት በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲ ንዑስ አንቀጽ /፩/ ፊደል ተራ /መ/ እና /ሠ/ ከተመለከቱት መመዘኛዎች በተጨማሪ ቢያንስ ከዲፓርትመንት በላይ በሆነ አንድ የትምህርት ክፍል በዲግሪ ፕሮግራም ትምህርት የሚሰጥ መሆን ይኖርበታል።

፲፫. የኢንስቲትዩት ደረጃን ስለመስጠት

አንድ ተቋም ከሚኒስቴሩ "ኢንስቲትዩት" የሚለውን ስያሜና ደረጃ ለማግኘት በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲ ንዑስ አንቀጽ ፩ ፊደል ተራ /መ/ እና /ሠ/ ከተቀመጡት በተጨማሪ፦

፩/ ቢያንስ በአንድ የትምህርት መስክ ወይም አይነት በዲግሪ ፕሮግራም ትምህርትና ስልጠና መስጠት የሚችል እና

፪/ በሚሰጠው የትምህርት አይነት በዲግሪ ደረጃ ትምህርት የመስጠት አቅም ያለው መሆን ይኖርበታል።

፲፬. በልዩ ሁኔታ አዲስ መንግሥታዊ ተቋም ስለማቋቋም

፩/ የዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲ እና ፲፩ ድንጋጌዎች ቢኖሩም የዚህ አዋጅ ሌሎች ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው አዲስ መንግሥታዊ ተቋም በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ በዩኒቨርሲቲ ወይም በዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ደረጃ ሊቋቋም ይችላል።

፪/ ሚኒስቴሩ አዲሱ መንግሥታዊ ተቋም በደረጃው የሚጠበቁ መመዘኛዎችን በሙሉ ማሟላቱን ያረጋግጣል።

፲፭. ስለ አካዳሚያዊ ነፃነት

፩/ ማንኛውም ተቋም በተቋሙ ተልዕኮና በአለም አቀፍ መልካም ልምድ መሠረት አካዳሚያዊ ነፃነት ይኖረዋል።

፪/ ማንኛውም ተቋምና ማኅበረሰቡ የአካዳሚያዊ

the basis of, as the case may be, its own study or in accordance with international good practice.

12. Granting the Status of a College

An institution that may be granted the name and status of a "college" by the Ministry shall, in addition to the requirements stipulated under paragraphs (d) and (e) of sub-article (1) of Article 10 of this Proclamation, offer higher education in degree programs at least in one academic unit larger than departments.

13. Granting the Status of an Institute

An institution that maybe granted the name and status of an institute by the Ministry shall, in addition to the requirements stipulated under paragraphs (d) and (e) of sub-article (1) of Article 10 of this Proclamation:

1/ be able to give degree program in education and training at least in one field or discipline; and

2/ have a capacity in the discipline to offer education in a degree program.

14. Establishment of New Public Institution Under Special Case

1/ Notwithstanding to the provisions of Articles 10 and 11 of this Proclamation and without prejudice to other provisions of this Proclamation, a new public institution may be established as a university or a university college on the basis of decision by the Council of Ministers.

2/ The Ministry shall ensure that the new public institution meets all the requirements expected of its level.

15. Academic Freedom

1/ Every Institution shall have academic freedom in pursuit of its mission and consistent with international good practice.

2/ Every institution shall cultivate the culture of social



ነፃነቱን ሲያራምድ የማህበራዊ ኃላፊነት ባህልን እንዲያበለጽግ ማድረግ ይኖርበታል።

፫/ ማንኛውም ተቋም በዚህ አዋጅና ዓለም አቀፍ መልካም ልምድ መሰረት የአካዳሚያዊ ነፃነት አተገባበር በስርዓት እንዲመራ ማድረግ ይኖርበታል።

፲፮. የመንግስት ተቋም ነፃነት

፩/ ማንኛውም መንግስታዊ ተቋም ተልዕኮውን ለማስፈፀም ይችላል ዘንድ በዚህ አዋጅ ተቋማዊ ነፃነቱ ተረጋግጧል።

፪/ በዚህ አዋጅ የተደነገጉት የቦርዱና የሚኒስትሩ ኃላፊነት እንተጠበቁ ሆነው የመንግስት ተቋማት ነጻነት የሚከተሉትን ይጨምራል፡-

ሀ) አግባብነት ያላቸውን የስርዓተ ትምህርትና የምርምር ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት፣ አገራዊ ፍላጎትን መሰረት ያደረጉ ለዚህም በቂ ጥናት የተደረገባቸው ስለመሆናቸው የሚኒስትሩና የቦርዱ ይሁንታ ሲያገኝ አዳዲስ ፕሮግራሞችን መክፈት ወይም ነባሮችን መዘጋት፣ አደረጃጀቱን መወሰንና የውስጥ ደንብና መመሪያዎችን ማውጣትና መተግበር፤

ለ) አግባብነት ያላቸው የሌሎች ህጎች ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው በዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች መሰረት የአካዳሚክና ሌሎች ስራ-ተኞቹን መቅጠርና ስለ ስራ አፈፃፀም ብቃት ባስተመጣቸው መመዘኛዎችና ውጤት መሰረት ኃላፊነታቸውን መወሰን፤

ሐ) በዚህ አዋጅ ድንጋጌዎችና ተፈጻሚነት ባላቸው ሌሎች ህጎች መርሆች መሰረት የሰው ኃይሉን ማስተዳደር፤

መ) በዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች እና ሚኒስትሩ በሚያወጣው ዝርዝር መመሪያ መሰረት ፕሬዚዳንቱን፣ ምክትል ፕሬዚዳንቶችን በእጨነት ማቅረብ፤ የትምህርት ክፍሎች መሪዎችን መምረጥና መሾም፤

responsibility in its academic community in the exercise of academic freedom.

3/ Every institution shall regulate the exercise of academic freedom in accordance with this Proclamation and international good practice.

16. Autonomy of Public Institution

1/ Every public institution is hereby granted the necessary autonomy in pursuit of its mission.

2/ Subject to the responsibilities of the Board and the Ministry as stipulated in this Proclamation autonomy of public institutions shall also include to:

a) develop and implement relevant curricula and research programs; create new or close existing programs when supported by a research and approved by the Minister and the Board; set up its organizational structure and enact and implement its internal rules and procedures;

b) consistent with other provisions of this Proclamation, select, through a transparent system of competition, academic and other staff to be employed by the institution and designate or determine their responsibilities based on institutional requirements and expectations concerning performance and quality of work;

c) administer its personnel based on the provisions of this Proclamation and the principles of other applicable laws;

d) nominate the president, vice presidents and select and appoint leaders of academic units and departments as provided for by this Proclamation;



ሠ) በዚህ አዋጅ ተፈጻሚነት ባላቸው ሌሎች ህጎችና ደንቦች መሰረት የገንዘብ ኃብቱንና ንብረቱን ማስተዳደር፤

፪/ ማንኛውም የመንግስት ተቋም ነፃነቱን ሲያራምድ ሕጋዊነት፣ ውጤታማነት፣ ግልፅነት፣ ፍትህና ተጠያቂነትን ባረጋገጠ መልኩ መሆን ይኖርበታል።

፲፯. ስለ መንግስታዊ ተቋም አካዳሚክ ክፍሎች ነፃነት

፩/ ማንኛውም ተቋም አላማኝ በሆነ የትምህርት ዓይነት ቅርንጫፎች መጣመር ላይ የተመሰረቱ አስፈላጊ አደረጃጀት ያላቸውና ተገቢው ስያሜ የተሰጣቸው የአካዳሚክ ክፍሎች ይኖሩታል።

፪/ በማንኛውም መንግስታዊ ተቋም የአካዳሚክ ክፍሎች ተቋሙ በዚህ አዋጅ መሰረት በሚያወጣቸው ድንጋጌዎች መመዘኛዎችና የአፈፃፀም ስርዓት መሰረት በአስተዳደር፣ በፋይናንስና በአካዳሚክ ጉዳዮች ነጻነት ይኖራቸዋል።

፫/ የተቋማት ፕሬዚዳንቶች የአካዳሚክ ክፍሎች ባላቸው ነፃነት ሃላፊነታቸውን መወጣት እንዲችሉ አስፈላጊው ተቋማዊ ድጋፍ፣ አመቺ ሁኔታዎችና በቂ ሃብት እንዲኖራቸው ማስቻል ይኖርባቸዋል።

፲፰. የትምህርት ፕሮግራሞች

፩/ ማንኛውም ተቋም በመደበኛ፣ በተከታታይ ትምህርት፣ በርቀት ወይም በመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ የሚታገዝ ትምህርት መስጠት ይችላል፤

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ቢኖርም ማንኛውም ተቋም በተከታታይ ትምህርት፣ በርቀት ወይም በመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ የሚታገዝ ትምህርት መስጠት የሚችለው ከሚኒስትሩ ፈቃድ ሲያገኝ ነው። ሚኒስትሩ በእነዚህ መንገዶች ሊሰጡ የሚችሉ የትምህርት ዓይነቶችን መሥፈርቶችን በመመሪያ ይወስናል።

፫/ ማንኛውም ብቃት ያለው መሆኑ የተረጋገጠለት

e) generate and utilize other incomes to support its mission through this proclamation and other relevant laws and regulations.

3/ Every public institution shall exercise its autonomy in ways that, at the same time, ensure lawfulness, efficiency and effectiveness, transparency, fairness, and accountability.

17. Autonomy of Academic Units of Public Institutions

1/ Every institution shall have academic units with the minimum necessary hierarchical governance structures and with appropriate nomenclature that shall be based on reasonable and justifiably clustered disciplines or fields or branches of a discipline.

2/ Subject to rules, standards and procedures established by the institution, consistent with this Proclamation, academic units of a public institution shall have the necessary autonomy in administration and finance as well as in academic affairs.

3/ Presidents shall ensure that academic units are provided institutionally with the necessary support and enabling systems and resources to fulfill their responsibilities as autonomous units.

18. Education Programs

1/ any institution may offer education and training through regular programs, continuing education, distance or virtual education.

2/notwithstanding to sub Article 1 of this Article, any institution can offer education and training through regular programs, continuing education, distance or virtual education only when permitted by the Minister. The particulars shall be determined by a directive issued by the the Minister.

3/ Subject to demonstrable competence, any institution



ተቋም በተጨማሪ የማስፈፀም አቅምን ለመገንባት ወይም በአንድ የተወሰነ የሙያ መስክ ከተቋሙ ተልዕኮና ከሚሰጣቸው ፕሮግራሞች ጋር ተያያዥነት ባላቸው መስኮች ላይ ዕውቀትና ክህሎትን ለማስተላለፍ አጫጭር ስልጠናዎችን በመስጠት ተገቢውን ስርተፍኬት መስጠት ይችላል፤ የስርተፍኬት ደረጃዎች የጊዜ እርዕስ ስም እና የክሬድት መጠን ስርዓት ይዘረጋጋል።

፲፱. የማስተማሪያ ቋንቋ

፩/ በሌሎች ቋንቋዎች ትምህርትን መስጠት ወይም ጥናት ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ካልተገኘ በስተቀር የማንኛውም ተቋም የማስተማሪያ ቋንቋ እንግሊዝኛ ይሆናል።

፪/ የዚህ አንቀፅ ንዑስ (፩) ድንጋጌ ቢኖርም ለአጫጭር ስልጠና እና ለመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት መምህራን ማዘጋጃ የሚፈፀም ሙያዊ ስልጠና በተፈለገው ቋንቋ ሊሰጡ ይችላሉ።

፫/ መስማት ለተሳናቸው ተማሪዎች የሚሰጥ ትምህርት በምልክት ቋንቋ መስጠት ወይም መደገፍ ይኖርበታል።

፳. ሥርዓተ ትምህርት

፩/ በማንኛውም ተቋም የስርዓተ-ትምህርት ቀረጻዢ ትግበራና ምዘና ዓላማ ተማሪው ተገቢውን ሳይንሳዊ ዕውቀት፣ በነፃነት የማሰላሰል ክህሎት፣ ሃሳቡን የመግለፅ ክህሎቶችና ሙያዊ እሴቶችን እንዲጨብጥ በማስቻል ብቁ ባለሙያን ማዘጋጀት ይሆናል።

፪/ ማንኛውም ተቋም የትምህርት ክፍሎቹ የስርዓተ-ትምህርት ቀረጻን በተገቢው ምሩቃን ብቃት መመዘኛዎች እንዲመራ ያደርጋል።

፫/ ተቋማት ወቅታዊ የስርዓተ-ትምህርት ቀረጻን የሚያስጠብቅ ተቋማዊ የስርዓተ ትምህርት ቀረጻ ስርዓት ይኖራቸዋል፤ የትምህርት ክፍሎቻቸው ስርዓቱን ስለመተግበራቸው ያረጋግጣሉ።

፬/ ከአንድ በላይ ብዛት ላላቸው ተቋማት የጋራ የሆነ

may also give short-term trainings for capacity building, or for imparting knowledge and skills in specific fields, and award appropriate certificates. A system shall be established to determine the level of the certificate awarded; time taken and the number of the credit hour.

19. Language of Instruction

1/ The medium of instruction in any institution shall be English unless and otherwise it is found necessary to make a research and teach in other languages.

2/ Notwithstanding to the provisions of sub-article (1) of this Article, short-term trainings and preparation of teachers for primary schools and grades may be given in any other preferred languages.

3/ Education for students with complete hearing impairment shall be given in or supplemented by appropriate sign language.

20. Curriculum

1/ Curricular design, delivery, and assessment of learning outcomes in any institution shall aim at enabling the learner to acquire pertinent scientific knowledge, independent thinking skills, communication skills and professional values that together prepare him to become a competent professional.

2/ Every institution shall guide its curricular development by its academic units through appropriate learning outcomes and competence.

3/ Institutions shall have suitable frameworks that provide for timely and purposeful purposeful curricular development; and shall ensure its implementation by academic units.

4/ Curricula common to any number of institutions may



ስርዓተ ትምህርት በእነዚህ ተቋማት ተሳትፎ በጋራ ሊቀረፅ ይችላል፤ ስርዓተ ትምህርቱም በሁሉም ፈፃሚ ተቋማት የሚተገበር አነስተኛው መመዘኛ ሆኖ ያገለግላል።

፭/ ሀገራዊ ጥቅሞችና አግባብነት እንደተጠበቁ ሆነው ማንኛውም ተቋም በተቋማት የጋራ ተሳትፎ ሥርዓተ ትምህርቶች ሊዘጋጅላቸው የሚገቡ ፕሮግራሞችንም ጨምሮ ለሚሰጣቸው ፕሮግራሞች ሥርዓተ ትምህርቶችን የመቅረፅና የመተግበር ነፃነት ይኖራቸዋል።

፮/ የስርዓተ ትምህርቱ አተገባበር በምርምርና ጥናት ላይ የተመሰረተና ወቅታዊ መሆን ይኖርበታል፤ የመማር ማስተማር ሂደቱም በዝግጅቱ በአሰጣጡና በምዘና ሥርዓቱ ሁሉም ወቅታዊ መሆን ይኖርበታል።

፯/ የአያንዳንዱ ተቋም ስልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ ማረከቱ ለመንግስታዊ ተቋማት የጋራ የሆኑ ስርዓተ ትምህርቶች ቀረጻን ሊያስተባብር ይችላል፤

፰/ ማረከቱ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ሃገራዊ የስርዓተ ትምህርት ቡድኖች ወይም ምክር ቤቶች ወይም የስርዓተ ትምህርት ግምገማጥ ቀረጻና ትግበራን የሚያስተባብርና የሚከታተል አካል ሊያቋቁም ይችላል፤

፱/ የአፕላይድ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲዎች በተለየ መልኩ ከአንዱ ስትሪው ጋር የሚሰጥ የጥምር ድግሪ ሥርዓተ ትምህርት በጋራ በመቅረጽ ሊተገብሩ ይችላሉ።

፳፩. ስለ ተቋም ጥራት ማሳልበቻ ሥርዓት

፩/ የዚህ አዋጅ ሌሎች ድንጋጌዎች እና አግባብነት ያላቸው ደንቦችና መመሪያዎች እንደተጠበቁ ሆነው ማንኛውም ተቋም አስተማማኝ የሆነና በየጊዜው የሚሻሻል የጥራት ማሳልበቻ ስርዓት ይኖረዋል።

፪/ በማንኛውም ተቋም ውስጣዊ የጥራት ማሳልበቻ ሥርዓት የአካዳሚክ ስራተኞች የሙያ ልማትን፣ የትምህርት ይዘትን፣ የመማር ማስተማሩ ሂደትን፣ የተማሪዎች ምዘናና ውጤት አሰጣጥን ያካተተ ግልፅና የተሟላ ጥራት መለኪያን የያዘ መሆን

be developed jointly through the participation of the institutions responsible for their implementation; and such curricula shall serve as the minimum requirements applicable to any of the institutions.

5/ Without prejudice to national interests and relevance, every institution shall enjoy the liberty of developing curricula for all of its academic programs, including concerning programs for which nationally applicable curricula may be developed through joint efforts of institutions.

6/ Curriculum delivery shall be research and study-based and up-to-date and the teaching learning process shall be continuously updated in its design, delivery methods, and instruments of assessment.

7/ The Ministry may, without prejudice to the legitimate authority of the individual institutions, coordinate curricula development common to public institutions.

8/ The Ministry may establish, whenever necessary, national panels or councils or a body to coordinate and monitor curricula review, development and implementation.

9/ Applied science universities may develop curriculum that can jointly be offered with the industry and may offer dual degrees.

21. Institutional Quality Enhancement

1/ Without prejudice to other provisions of this Proclamation and the relevant regulations and directives, every institution shall have a reliable internal system for quality enhancement that shall be continuously improved.

2/ The internal system of quality enhancement of every institution shall provide for clear and comprehensive measures of quality covering professional development of academic staff, course contents, teaching-learning processes, student evaluation,



ይኖርበታል፤ በተጨማሪም የተማሪዎች የትምህርት ይዘትን፣ የትምህርት አሰጣጥ ዘዴን፣ የምዘና፣ የፈተናና የውጤት አሰጣጥ ሥርዓቱን የሚጎመጎሙበት ሥርዓት ይኖረዋል።

ሪ/ የጥራት ማጎልበቻ ስርዓቱ በተቋሙ ለመማር መረጃ ለሚጠይቁ ታሳቢ ተማሪዎች ከሚሰጥ መረጃ አንስቶ ተማሪዎች ትምህርቱንና ቆይታቸውን ሲያጠናቅቁ እስከሚሰጡት ግምገማ ድረስ ባሉት በሁሉም የትምህርት አግባብነትና ጥራትን በሚመለከት ሂደት ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

፩/ ለትምህርት ጥራትና ተገቢነት ሲባል ተቋማት የመውጫ ፈተና ለተመራቁ ተማሪዎቻቸው ሊሰጡ ይችላሉ፤ ዝርዝሩ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል።

፪/ ማንኛውም ተቋም የጥራት ደረጃ መመዘኛዎችን ማዘጋጀት በየጊዜው አካዳሚያዊ ስሜት ማድረግና በስሜት የተመለከቱ ድክመቶችን መከታተልና ማስተካከል እንዲሁም ግምገማውን የተከናወኑ ተግባራትን እና የተገኙ ውጤቶችን የሚያሳዩ ተገቢ ሰነዶችን መያዝና ለኤጀንሲው መላክ ይኖርበታል።

፫/ ተቋማት ጥራት ማጎልበትን በተመለከተ መውሰድ ስለሚገባቸው እርምጃዎች በኤጀንሲው የሚሰጡ ተገቢነት ያላቸው አስተያየቶችን የመፈጸም ግዴታ አለባቸው።

፬/ የተቋም የጥራት ማጎልበቻ ስርዓትን የሚመለከቱ ዝርዝር ጉዳዮች በተቋሙ የውስጥ ደንብና መመሪያዎች መካተት ይኖርባቸዋል።

፭/ ሚኒስቴሩ፣ ማእከሉና ኤጀንሲው የተመራቁዎች ቁልፍ ባህሪያትን ወይም የምሩቃን የብቃት መመዘኛዎችን እንደየገፍ ሁኔታ በሚወሰን ወይም በሚያመለክት ሀገራዊ የምሩቃን ብቃት ማእቀፍ አማካኝነት ጥራትን የማጎልበት ጥራትን እና የስርዓተ ትምህርት ቀረጽን አቅጣጫ ያስይዛሉ።

፳፪. ስለ አካዳሚክ ምክርና ድጋፍ

፩/ ማንኛውም ተቋም አግባብነት ባላቸው ክፍሎችና

assessment and grading systems, which shall also include student evaluation of course contents together with the methods and systems of delivery, assessment, examinations and grading.

3/ The quality enhancement system shall be applied to all processes of importance to the quality of study programs, beginning with the information provided to potential applicants and ending with student evaluation upon completion of the course.

4/ Institutions may prepare exit exam to the graduating students to ensure quality education and its appropriateness. The Ministry shall issue a directive to determine the details.

5/ every Institutions shall develop quality standards, undertake academic audit on a periodic basis, follow-up and rectify the deficiencies revealed by the audit, and maintain appropriate documentation of the audit, activities undertaken and of the ensuing results, and submit such documentations regularly to the Agency.

6/ Institutions shall be responsible to give practical effect to appropriate recommendations by the Agency on quality enhancement measures that have to be taken

7/ Details on institutional systems of quality enhancement shall be included in the internal regulations and directives of the institutions.

8/ The Ministry, the Centre, and the Agency shall also guide institutional quality enhancement efforts as well as curricula development through a national qualifications' framework that shall, as the case may be, determine or indicate core learning outcomes or graduate competencies.

22. Academic Guidance and Counseling

1/ Every institution, through its relevant units and



በአካዳሚክ ሰራተኞቹ አማካኝነት በተቋሙ ስለሚሰጡ የትምህርት አይነቶች እና ስለትምህርቱ ይዘት አደረጃጀትና የተማሪዎች ምዘና ስርአት በተገቢ ተቋማዊ ስርአት ለተማሪዎችና ለአመልካቾች መግለጽ ይኖርበታል።

፪/ ማንኛውም ተቋም በየትምህርት አይነቱ በትምህርት ላይ ቆይታቸው ጊዜ በሙሉ ለተማሪዎች አካዳሚክ የምክርና የድጋፍ አገልግሎት መስጠት ይኖርበታል።

፫/ የአካዳሚክ ምክርና ድጋፍ አገልግሎቱ ልዩ የአካዳሚያዊ ድጋፍ የሚያሻቸው ተማሪዎች መኖራቸውን ከጠቆመ የተቋማት የትምህርት ክፍሎች ድክመቶቹን ለማስወገድ ተገቢውን እርምጃ መውሰድ ይኖርባቸዋል።

፬/ ተቋማት እንዳስፈላጊነቱ የትምህርት መስኮች ምርጫን አስመልክቶ ለተማሪዎች የቅድመ ቅበላ የማማከር አገልግሎት ስርአትን በመዘርጋት አገልግሎት ይሰጣሉ።

፳፫. ምርምርና የምርምር አቅጣጫዎች

፩/ በማንኛውም ተቋም የሚካሄድ ምርምር የትምህርት አግባብነትና ጥራትን ለማሳደግ እና በቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ በአተኩሩ የአገሪቱ የልማትና ዕድገት ጉዳዮች ላይ ይሆናል።

፪/ ማንኛውም ተቋም ከቁልፍ የውስጥና የውጭ ባለድርሻ አካላት ጋር በመመካከር ከሀገር ፍላጎት በተቋሙ ተነጻጻሪ ሙያዊ አቅም እና ባለው የገንዘብ ሀብት የተወዳዳሪነት ብልጫው ላይ ተመስርቶ ምርምር የሚደረግባቸው ጉዳዮች ቅደም ተከተልን መለየት ይኖርበታል።

፫/ ማንኛውም ተቋም የሚካሄደው ምርምር በተለይ፦

ሀ) በአገሪቱ ቀዳሚ ፍላጎት ላይ በመመስረት በቴክኖሎጂ ሽግግር ችግር ፈቺ የሆነና የማስፈጸም አቅምን የሚገነባጠይቅ

ለ) አግባብነት ያላቸው ቀጣይ ጥናቶችና ምርምሮችን ለማካሄድ እንዲችሉ ተማሪዎችን በመሰረታዊ የምርምር ዕውቀትና ክህሎት የሚያስታጥቅ መሆን አለበት።

academic staff, shall officially and properly inform students and applicants of the courses of study available, the content, structure, and requirements of each course.

2/ Every institution shall assist students throughout the duration of their courses of study by providing them in all the subject areas and counseling relating to their studies.

3/ Academic units shall take remedial actions where academic advice and counseling reveal the need for special academic support and follow up.

4/ Institutions shall explore and establish as necessary a system of pre-admission counseling of students on study choice.

23. Research and Research Directions

1/ The focus of research in any institution shall focus on promoting the relevance and quality of education and on the country's development issues and technology transfer.

2/ Every institution shall define its core research areas and themes on the basis of the priority needs of the country, the institution's comparative advantages and resources, and in consultation with the key stakeholders.

3/ More specifically, every institution shall undertake research that shall:

- a) take into account the priority needs of the country and enable the country to solve its challenges and build its capacity through technology transfer; and
- b) equip students with basic knowledge and skills that enable them undertake further and relevant studies and research.



፬/ ማንኛውም ተቋም በዕቅድ ላይ የተመሰረተ የራሱ ምርምርን ፕሮጀክቶችን ከሌሎች ሀገራዊና አለም አቀፋዊ ተቋማት የምርምር አካላት እና ኢንዱስትሪዎች ጋር በጋራ ለማካሄድ የሚያስችለው ተቋማዊ ስርዓት ይኖረዋል።

፭/ ምርምር ማካሄድን የሚመለከቱ የአደረጃጀትና የማኔጅመንት ዝርዝር ጉዳዮች በተቋሙ የሚወሰኑ ይሆናሉ።

፮/ ማንኛውም ተቋም አከራካሪ ጉዳዮችን አብራርቶ በመደንገግ እና አቅምና ተፈጻሚነትን ግምት ውስጥ በማስገባት በምርምር አጀንዳውና ዕቅዱ መሰረት አካዳሚክ ሠራተኞቹን በዋናነት በመምህርነት ወይም በተመራማሪነት ወይም ሁለቱንም በማቀናጀት እንዲያካሂዱ አድርጎ የሚያስማራበት ግልፅነት ያለው ስርዓት ይኖረዋል።

፯/ ማንኛውም ተቋም ከሌሎች አካላት ጋር ወይም በተናጠል የሚያካሂደው የምርምር ስራ የተቋሙን የምርምር ሙያዊ ስነ-ምግባር፣ የምርምርና ጥናት ደረጃ እና ተቋማዊ ስርዓት የተከተለ መሆን አለበት።

፰/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (፮) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ተቋም እያንዳንዱ የአካዳሚክ ሠራተኛውን በሥነ-ፅሁፍ ላይ በተመሰረተ ጥናት ወይም በልማትና ዕድገት ጉዳዮች ላይ በአተኮሪ ምርምር ላይ መሰማራቱን ማረጋገጥ ይኖርበታል።

፱/ ማንኛውም ተቋም ይህ አዋጅ ተፈጻሚ መሆን ከጀመረበት ቀን ጀምሮ ባለው በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ወይም አዲስ የሚቋቋም ተቋም ሲሆን ከተቋቋመበት ቀን ጀምሮ በሁለት አመት ውስጥ የተቋሙን የአካዳሚክ ስራተኞችን አፈፃፀምን የሚቃኙ የምርምር እና የምክር አገልግሎት የብቃት መመዘኛዎች ሙያዊ ስነ-ምግባር እና ኃላፊነትን የደነገጉ መመሪያዎችና የአፈፃፀም ስርዓቶችን ቀርቦ ተግባራዊ ያደረጋል።

4/ Every institution shall have an institutionalized system that enables it to carry out planned research and conduct joint research projects with other national and international institutions, research centers, and industries.

5/ Particulars on the organization, management, responsibilities, and procedures required to conduct research shall be determined by each institution.

6/ Every institution shall have a transparent system of research that deploys purposefully its academic staff as primarily teachers, researchers, or combinations thereof on the basis of its research agenda and plan, demonstrable merit, and practicality, and with stipulations clarifying debated areas.

7/ Every research activities of the institution conducted privately or jointly with other bodies shall fall within the research standard code of professional ethics, and norms of the institution.

8/ Without prejudice to sub-article (6) of this Article, every institution shall ensure that all and everyone of its academic staff are engaged in study activities based on literature or research focusing on developmental issues.

9/ Every institution shall issue rules and procedures on research and consultancy standards, code of professional ethics, norms, responsibilities that shall govern its operations and the activities of its academic staff within a year from the effective date of this Proclamation, and in case of a new institution, within two years from the date of its establishment.



፳፱. የምርምርና ፈጠራ ፈንድ

፩/ ማንኛውም ተቋም የምርምርና ፈጠራ ፈንድ ሊያቋቁም ይችላል።

፪/ የፈንዱ ምንጭ መንግስታዊ እና መንግስታዊ ካልሆነ አካል ከሚገኝ ድጋፍ ሊሆን ይችላል።

፫/ መንግስታዊ ተቋም የተቋቋመ የምርምርና ፈጠራ ፈንድ የሌለው ቢሆንም መንግስታዊ ካልሆነ ምንጭ በሚያገኘው ገቢ ተጠቅሞ ቅድሚያ የሚሰጠውን ምርምር ማካሄድ ይችላል።

፬/ ማንኛውም ተቋም ለምርምር የተመደበለትን ገንዘብ በአግባቡ እና ሙሉ በሙሉ ለምርምር ተግባር መዋሉን ማረጋገጥ ይኖርበታል።

፭/ ማንኛውም ተቋም ግልፅነት ያለው የምርምር ፈንድ አስተዳደርና አጠቃቀም ስርዓት ይኖረዋል።

፳፳. የማማከር አገልግሎት እና ሌሎች ተጓዳኝ ተግባራት

፩/ ተቋማቱ በተቋቋሙበት እና ዕውቅና በአገኙበት ዘርፍ የምክር አገልግሎትና ተጓዳኝ ተግባራትን ሊያከናውኑ ይችላሉ። የምክር አገልግሎት ለሚሰጡ የሚከፈለውን ክፍያ በተመለከተ ዝርዝር መመሪያ ይወጣል።

፪/ ማንኛውም ተቋም የማማከር እና ተጓዳኝ ስራዎች በራሱ ሰራተኞች ሲያከናውን ተቋሙ የተቋቋመበትን ሥራዎች ጥራትና አፈፃፀምን ሳይነኩ መከናወናቸውን ማረጋገጥ ይኖርበታል።

፫/ ማንኛውም ተቋም የሚያከናውነው የማማከር እና ተጓዳኝ ስራ ህግን እና የሰነ ምግባር መርሆችን የተከተለ እና ተቋሙ የተቋቋመበትን ተልዕኮ ማዕከል ያደረገ መሆን አለበት።

፬/ ማንኛውም ተቋም ከኢንዱስትሪዎች ጋር ግልፅነት ባለው ድርድርና ስምምነት መሠረት መርህን የጠበቀና የጋራ ጥቅም የሚያራምድ ግንኙነት የመመስረት ሀላፊነት አለበት።

፭/ የግለሰቦች አእምሮአዊ ንብረት ባለቤትነት መብቶችና ውል የተገባበት ሚስጥርን የመጠበቅ ግዴታ እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ተቋም

24. Research and Innovation Fund

1/ Every institution can establish research and innovation fund.

2/ The source of the research and innovation fund can be from government or non - government bodies'

3 /Public institution may conduct research in the priority areas using incomes from non-government sources if it does not have its own funds.

4/ Every institution shall ensure that all research funds are utilized with efficiency and effectiveness for the established objectives.

5/ Every institution shall have a transparent system of research fund management and utilization.

25. Consultancy and other Supplementary Activities

1/ Institutions may perform consultancy or other supplementary activities in areas that they are accredited and related to their established objectives. A directive shall be issued to determine the details of the Payments made for the consultancy service.

2/ Public institutions shall ensure that undertaking of consultancy or other supplementary activities shall not in any way compromise the quality, extent, and availability of activities for the implementation of which the public institutions are established.

3/ Public institutions shall ensure that undertaking of consultancy and supplementary activities by academic or other staff does not erode their mission, or their legal and ethical standards and foundations.

4/ Every institution shall have the responsibility to forge relations with industries for mutual benefits and on the basis of principled and transparent negotiations and agreements.

5/ Without prejudice to individual intellectual property rights and agreements on confidentiality, every institution shall have the responsibility to put at the



ለአካዳሚክ አገልግሎት ብቻ እንዲውሉ ይደረጉ የነበሩትን ዕውቀትና ክህሎት ለህብረተሰቡ ግልጋሎት እንዲውሉ የማድረግ ሀላፊነት አለበት።

፮/ ተቋማት በምክር አገልግሎቶች አግካይነት የሚያገኟቸውን ውጤቶች ለአካዳሚክ አገልግሎቱ ማዳበሪያና ለመማር ግብተግሩ ሂደት ግበልፀጊያ አንደ ምንጭ አድርገው መጠቀም ይኖርባቸዋል።

፯/ ማንኛውም የዚህ አንቀጽ ድንጋጌ ጥሰት መኖሩን የተገነዘበ የቅርብ ሀላፊ ወይም የተቋሙ ባለስልጣን በህጋዊ ስርአት መሰረት ጥሰትን የማስቆም ኃላፊነት ይኖርበታል።

፳፮. መረጃን ስለማቅረብና ማላተም

፩/ ማንኛውም ተቋም ስታቲስቲካዊ መረጃ የሚሰበሰቡበትንና በመካከላቸው በክፍሎቻቸው መካከልና ከሚኒስቴሩ ጋር መረጃዎችን የሚለዋወጡበት ቀልጣፋ ሥርአት መፍጠር ይኖርበታል።

፪/ ማንኛውም ተቋም ትክክለኛ ዝርዝርና የተሟላ አመታዊ የትምህርትና የገንዘብ ዝቢና ወጪ ስታቲስቲካዊ መረጃ ማላተም እና ማሰራጨት አለበት። መረጃን የማላተሙ ግዴታ ከአቅም በላይ የሆነ ክስተት ካላጋጠመ በስተቀር አንድ የትምህርት ዘመን እንደተጠናቀቀ በአንድ መቶ ሀያ ቀናት ጊዜ ውስጥ መፈፀም ይኖርበታል።

፫/ በሌላ ህግ የተደነገጉ ገደቦች እንደተጠበቁ ሆነው መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ምርምር ለሚያካሂዱ የአካዳሚክ ሰራተኞችና ተማሪዎች መረጃ የመስጠትና የመተባበር ኃላፊነት አለባቸው።

፳፯. የአካዳሚክ ዘመን እና የበጀት ዓመት

፩/ የማንኛውም ተቋም የመደበኛ ፕሮግራም አንድ የትምህርት ዘመን እኩል በሆኑ ሲሚስተሮች የተከፈሉ ቢያንስ ፫፻ (ሶስት መቶ) ቀናት ይኖሩታል።

፪/ የማንኛውም ተቋም ሴኔት የዚህን አንቀጽ ንዑስ

service of the wider community the knowledge and skills that have hitherto been utilized only for academic purposes.

6/ Institutions shall use the results of the consultancy services as one source to deliver informed academic services and to enrich teaching and learning.

7/ Any immediate supervisor or any other pertinent official who is aware of any violation of the provisions of this Article shall have the responsibility to stop it through due process.

26. Access to Information and Publications

1/ Every institutions shall establish efficient systems for statistical data collection and information exchange among themselves, their units, and with the Ministry.

2/ Every institutions shall publish accurate, detailed, and comprehensive annual educational and financial statistical data. The statistical data shall be published and distributed, except in circumstances of force majeure, within 120 days after the end of an academic year.

3/ Without prejudice to legal restrictions, governmental and non-governmental organizations shall have the responsibility, upon request, to cooperate in providing the necessary information to academic staff and students who undertake research.

27. Academic Calendar and Fiscal Year

1/ The minimum standard of an academic year of regular programs in institutions shall be at least 300 calendar days, divided equally into appropriate semesters.

2/ The senate of every institution shall determine the



አንቀጽ (፩) ድንጋጌ መሠረት በማድረግ የትምህርት ዘመንን ይወስናል።
የ/የመንግሥት ተቋማት የበጀት አመት የመንግሥት በጀት አመት ይሆናል።

ንኡስ ክፍል ሁለት
የተቋማት ሰራተኞች

፳፰. የሰራተኞች አይነት

ማንኛውም ተቋም፡-

- ፩/ አካዳሚክ ሰራተኞች፡
- ፪/የአካዳሚክ ቴክኒክ ረዳት ባለሙያ
- ፫/የአስተዳደር ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች
- ፬/አንደ አግባቡ በማስተማሪያ ሆስፒታሎች የሚሰሩ ባለሙያዎች ይኖሩታል።

፳፱ አካዳሚክ ሠራተኞች

- ፩/ማንኛውም ተቋም የሚከተሉት አካዳሚክ ሰራተኞች ሊኖሩት ይችላሉ፡-
 - ሀ)ለማስተማር፤ ለምርምር ወይም ሁለቱንም ተግባራት ለማከናወን የተቀጠሩ ፕሮፌሰሮች፣ ተባባሪ ፕሮፌሰሮች፣ ረዳት ፕሮፌሰሮች፣ ሌክቸረሮች፣ ረዳት ሌክቸረሮች እና ረዳት ምሩቃን፣
 - ለ) በዓለም አቀፍ መልካም ተሞክሮዎችና በተቋሙ ሲኔት ውሳኔና ደንብ መሰረት የአካዳሚክ ሰራተኝነት እውቅና የተሰጣቸው ሌሎች ሰራተኞች፤
- ፪/ ማንኛውም ተቋም የአካዳሚክ ሰራተኞች ብዛትን የሚወሰን ሆኖ ይኸውም በተማሪ መምህር ምጣኔና ለምርምር በሚያስፈልግ ተጨማሪ ቁጥር ላይ የተመሰረተ ይሆናል።
- ፫/ በመንግሥት ተቋማት ውስጥ ተፈጻሚ የሚሆኑ ሀገራዊ የማስተማርና የምርምር ስራዎች ጫና መስፈርት በተቋማቱ የጋራ መድረክ ተዘጋጅተና በቦርዱ ተደግፎ በሚኒስቴሩ ሲጸድቅ ተግባራዊ ይሆናል። ሚኒስቴሩ መስፈርቱን በግል ተቋማትም ተፈጻሚ እንዲሆን ሊያደርግ ይችላል።

actual academic year in accordance with the provisions of sub-article (1) of this Article.

3/ The fiscal year of every public institution shall be the fiscal year of the Government.

SECTION TWO
STAFF OF THE INSTITUTIONS

28. Categories of the Staffs

Any institution shall have:

- 1/ academic staffs;
- 2/ academic technic support staff;
- 3/ administrative support staff;
- 4/ professionals in teaching hospitals, as may be appropriate.

29. Academic Staff

- 1/ Any institution may have the following academic staffs:
 - a) professors, associate professors, assistant professors, lecturers, assistant lecturers and graduate assistants employed for teaching and or research;
 - b) other employees of the institution considered as work academic staff by decision of the senate following international good practice and the provisions of the institution's internal regulations.
- 2/ Every institution shall ensure adequate supply of academic staff and the size of academic staff in an institution shall be based on staff-to-student ratios and additional research requirements that shall be determined by the institution.
- 3/ There shall be national standards for teaching and research work loads applicable in all public institutions. The standard work loads shall be formulated by the forum of public universities and be implemented upon recommendation by the respective Boards and approval by the Ministry. The Ministry may decide to apply the standards on private institutions.



ሰ/ ማህበራዊ ማንኛውም ተቋም ማህበራዊ ደረጃውን በትምህርት ደረጃና በማህበራዊ አካላት አካላዊ ስራተኞች ምጣኔን በየጊዜው ያወጣል።

ሱ/ በድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች አቅሙ በተሻለ እድገት ላይ የሚገኝ መንግስታዊ ተቋም እንደ አንድ ሀገራዊ ተቋም ተግባሩ ያነሰ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ ሌሎች መንግስታዊ ተቋማት በአካላዊ ስራተኞቻቸው ልማት ያለ ትምህርት ክፍያ እገባ ያደርጋል።

ሰ. የአካላዊ ስራተኞች ቅጥር

ሰ/ አግባብነት ያላቸው የሌሎች ህጎች ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ቀድሞ በስራ ላይ የነበረ ማንኛውም ለአንድ አካላዊ ቅጥር ቦታ የሚያመለክት ሰው ሊቀጠር የሚችለው ከቅርብ ጊዜ አሰራር የሥራ መልቀቂያ ማሰራጨ ማቅረብ ሲችል ብቻ ይሆናል።

ሱ/ አግባብነት ያላቸው የሌሎች ህጎች ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ከአንድ ተቋም በዲሲፕሊን ጥፋት ምክንያት የተባረረ አካላዊ ስራተኛ በሌላ ተቋም መቀጠር የሚችለው የቀድሞ ታሪኩ የተባረረበት ጥፋትና ከተባረረ በኋላ ያለበት ሁኔታ ታይቶና ተገምግሞ በሴኔተ ሲፈቀድ ብቻ ይሆናል።

ሱ/ የዘዋወር አዋጅ ሌሎች ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ የአካላዊ ስራተኛ የቅጥር ሁኔታ በኮንትራት ውል ሆኖ የአንድ ውል ዘመን ሁለት ዓመት ይሆናል።

ሱ/ ማንኛውም ተቋም ለአካላዊ ስራተኞች የማዕረግ እድገት የሚሰጥበትና አዲስ ቅጥርን የሚፈጸምበት አለም አቀፋዊ መልካም ተሞክሮ ላይ የተመሰረተ የእድገትና የቅጥር አፈጻጸም መመሪያ ይኖረዋል።

ሰ. የአካላዊ ስራተኞች መብት

ሰ/ ማንኛውም የአካላዊ ስራተኛ :-

ሀ) በሀገሪቱ ህግ በተቋሙ ተልዕኮ እሴቶች እና ስርዓት መሰረት በማስተማር በምርምር እና

4/ The Ministry shall issue, from time to time, **minimum** academic staff ratios with regard to **educational** qualifications and professional ranks, which **shall be** complied with by every institution.

5/ Any public institution endowed with **better** postgraduate program resources shall assist, **free of** tuition charges and as a matter of **national priority**, in the academic staff development of **less so endowed** public institutions.

30. Academic Staff Employment

1/ Without prejudice to **other pertinent** laws, any applicant to an **academic position** in an institution shall be considered for **employment** only if he produces a letter of **release** from his last employer.

2/ Without prejudice to other applicable laws, any academic staff who has been dismissed for disciplinary reasons may be employed in another institution only after a proper review and scrutiny of his prior history, the nature of the disciplinary offence that caused his dismissal and his situation after the dismissal, and upon the prior **approval** by the senate


3/ Without prejudice to the provisions of **this** proclamation academic staff employment would be on contractual basis and one contractual **term** would be two years.

4/ Every institution shall institute rules and procedures on employment and promotion of its academic staff, consistent with international good practices.

31. Rights of Academic Staff

1/ Every academic staff shall have the right to:

a) exercise academic freedom based on the national laws; institution's mission, values rules and



በማህበረሰብ አገልግሎት ተግባር ላይ በነጻነት የመሳተፍ፤

ለ) ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ፣ በተቋሙ የውስጥ ደንብና መመሪያዎች መሰረት የሳባቲካል እረፍት የማግኘት፣ ሙያውን የሚያዳብር ትምህርትና ሥልጠናን የማግኘት እና የአካዳሚክ የሙያ እድገትን የማግኘት፤

ሐ) ግልጽና ፍትሃዊ አስተዳደር የማግኘትና የሀገሪቱ የኢኮኖሚ አቅም በሚፈቅደው መሰረት በመንግስት የሚወሰን ወይም በግል ተቋሙ አቅም ላይ የተመሰረተ የደመወዝና ጥቅማ ጥቅሞችን የማግኘት፤

መ) በተቋሙ የትኩረት አቅጣጫ አቅድና የውስጥ ደንብና መመሪያዎች ዝግጅትና የሥርዓተ ትምህርት ቀረጽ ላይ የመሳተፍና በመማር ማስተማር ሂደት አግባብነትና ጥራት ላይ አስተያየት የማቅረብ፤

ሠ) የግል ማህደሩን የማየትና የመረጃዎችን ግልባጭ የማግኘት፤ የሰራ አፈጻጸም ግምገማ ሂደቱ ላይ የመሳተፍና ውጤቱን የማወቅ፤ እንዲሁም በማህደሩ ውስጥ የሚቀመጡ መረጃዎች ለተቋሙ አስተዳደራዊ ጉዳይ ወይም አግባብ ባለው ህግ ፀተደነገገው መሰረት ካልሆነ በስተቀር በሚስጢር የመጠየቅ፤

ረ) ፀተደ- ገቢ ውስጥ የራሱና የግል ንብረቱ ደህንነት ተጠብቆ ተገቢውን አገልግሎት የመስጠት፤

ሰ) ስለተቋሙ ዕቅድ፣ እድገት፣ የትኩረት አቅጣጫ ቴክኖሎጂና የክንውን ውጤቶች መረጃ የማግኘት፤

ዘ) ለአዳሚክ ሰራተኛን ማረጋገጥ ተገቢ በሆነበት ሁሉ የመረጥና የማረጋገጥ፤

ቀ) ለዲሲፕሊን ክስ ጉዳይ ክስን የማወቅ፣ ማስረጃ የማቅረብ፣ የመሰማት፣ የውሳኔ ግልባጭ የማግኘት፣ ደግሞ የመጠየቅ እና ፍትህን የማግኘት መብት አለው፡፡

regulations;

b) take sabbatical leave, be entitled to further education and training for professional development, be promoted and assume new academic rank on the basis of merit subject to rules drawn by the Ministry and internal rules and regulations of the institution;

c) enjoy transparent, fair, and equitable administration and system of remuneration and benefits that shall be instituted by government;

d) participate, as feasible, in formulations of institutional direction, plans, internal regulations, and in curricula development and make comments on the quality and appropriateness of the teaching-learning process;

e) Participate on his performance evaluations and be informed on his results and of any records kept in his personal file without his prior knowledge as well as enjoy confidential maintenance of information in his personal file except for the official business of the institution or the provisions of pertinent laws require otherwise;

f) enjoy campus security for himself and for his personal property and give appropriate service;

g) be informed on the plan, development, direction, condition and performance of the institution;

h) elect and be elected where election of academic staff is the norm;

i) know disciplinary proceedings against him, provide evidences to support its case, be heard ,get a copy of decisions , appeal and seek justice.



፴፪. የአካዳሚክ ሰራተኛ ግዴታ

- ማንኛውም የተቋም አካዳሚክ ሰራተኛ፦
- ሀ) በሀገሪቱ ህግ፣ በተቋሙ ተልዕኮ፣ እሴቶች እና ስርዓት መሰረት የማስተማር፣ ምርምር የማድረግ እና የማህበረሰብ አገልግሎት የመስጠት።
 - ለ) በራሱ የሙያ መስክና ብቃት መሰረት ለሀገር ጠቃሚ የሆነ ችግር ፈቺ ጥናትንና ምርምርን የማካሄድና ዕውቀትና ክህሎትን የማሸጋገር የሚያስተምረውን ትምህርት በጥናትና ምርምር ላይ የተመሰረተ የማድረግና በየጊዜው የማሻሻል፤
 - ሐ) ሥርዓተ ትምህርትን በመገምገምና በማጎልበት ሂደት ላይ ተገቢውን ሚና የመጫወት፤ እንዲሁም በስርዓተ ትምህርቱ አተገባበር ላይ ኃላፊነቱን የመወጣት፤
 - መ) ተማሪዎች የተቋሙን ተልዕኮ መሪ እሴቶችና የክፍተኛ ትምህርት አላማዎችን እንዲያውቁ የማገዝና የመርዳት፤ የአካዳሚክ ምክር አገልግሎት የመስጠት፣ ተማሪዎችን የመመዘን እና ተገቢውን ውጤት የመስጠት፣ የተማሪዎችን ቅሬታዎችንና እቤቱታዎችን የማስተናገድና በአጠቃላይ የሚጠበቅበትን ሙያዊ ስነ ምግባር የመወጣት፤
 - ሠ) የክፍተኛ ትምህርት አላማዎችንና ተቋሙ የሚመራባቸውን እሴቶች የማክበር፤ የመተግበርና አካዳሚክ ነጻነትን በሙያዊ ስነ ምግባርና አግባብነት ባላቸው የዚሁ አዋጅ ድንጋጌዎች መሰረት የመጠቀም፤
 - ረ) ልዩ ፍላጎት የሚሹ ተማሪዎችን የመደገፍና የማብቃት፤
 - ሰ) ሙሉ የሰራ ጊዜውን ለተቋሙ የማዋል፤
 - ሸ) በመማር ማስተማር ሂደት የራሱን ፖለቲካዊ አመለካከት ወይም ሀይማኖት በተማሪዎቹ አመለካከት ላይ ከመጫን የመቆጠብ፤
 - ቀ) ከተቋሙ ማህበረሰብ አባላት በሚኖረው ግንኙነት

32. Responsibilities of Academic Staff

- 1/ Every academic staff member of an institution shall have the responsibilities to:
 - a) teach, conduct academic research, render guidance or counseling and community services as per national laws; institutional mission, values and procedures;
 - b) undertake problem-solving studies and researches and transfer knowledge and skills, in the specific area of self-competence and professional position, that are beneficial to the country; or at least ensure that own teaching is research and study-based and continuously updated;
 - c) participate in curriculum development, review, and enhancement; and the required professional standard in curriculum delivery;
 - d) counsel, assist and support students in acquainting themselves with the mission and guiding values of the institution as well as with the objectives of higher education; student assessment, grading, and management of student complaints and grievances, and in professional ethical standards in general;
 - e) uphold, respect and practice the objectives of higher education and the guiding values of the institution; and exercise academic freedom with professionalism and consistent with the applicable provisions of this Proclamation;
 - f) assisting students in need of special support;
 - g) devote his full working time to the institution;
 - h) refrain from imposing his political views and religious beliefs on his students during teaching-learning process;
 - i) treat and interact with members of the institution's



በሀገ መንግስቱ የተረጋገጡ መብቶችን ከሚጻረሩ ድርጊቶችና አሰራሮች የመቆጠብ፤

በ) በተቋሙ የመቋቋሚያ ህግ ወይም መመሪያ ሰነድ እና የተቋሙ የሴኔት ደንብ መሰረት የሚሰጡት ሌሎች ተግባሮችን የማከናወን፤

ተ) ከሌላ ተቋም ጋር አስቀድሞ በሚደረግ ስምምነት መሰረት የአካዳሚክ ሰራተኞችን በጋራ ስለመቅጠር በዚህ አዋጅ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ሙሉ ሀይሉን የሰራ ጊዜውንና ትኩረቱን ለተቋሙ የማዋል

ግዴታ አለበት።

፪/ አካዳሚክ ሰራተኞች የሆኑ የጤና ባለሙያዎች በተቋሙ የማስተማሪያ ሆስፒታሎች ውስጥ በሙያቸው ተገቢውን አገልግሎት የመስጠት ግዴታ አለባቸው።

፫/ተቋማት በዚህ አንቀጽና አግባብነት ባላቸው የዚህ አዋጅ ሌሎች ድንጋጌዎች ላይ በተመሰረተና የአካዳሚክ ሰራተኞችን ያሳተፈ የአካዳሚክ ሰራተኞች የዲሲፕሊን ደንብ አውጥተው ተግባራዊ ማድረግ አለባቸው።

፴፫. ስለ አካዳሚክ ሰራተኞች ቋሚነትና የጡረታ መውጫ እድሜ ስለማራዘም

፩/በልዩ ሁኔታ ለሙያ ልቀት ማበረታቻ እንዲሆን አንድ የአካዳሚክ ሰራተኛ ቋሚ ቅጥር ሊደረግ ይችላል። የአካዳሚክ ሰራተኛ ቋሚ ቅጥር የሚሆነው በከፍተኛ ትምህርት ተቋም ቢያንስ አስር ዓመት ያገለገል፤ በሰጠው አገልግሎትና ባበረከተው የማስተማር እና ወይም የምርምር ምሁራዊ አስተዋጽኦ ወይም ባስመዘገበው የተቋም መሪነት ብቃት ላይ ተመስርቶ ነው።

፪/ ቋሚ የሆነ የአካዳሚክ ሰራተኛ የሰራ ዋስትና ይኖረዋል። የኮንትራትም ሆነ ቋሚ የሆነ የአካዳሚክ ሰራተኛ ከሰራው ለባረር የሚችለው በመንግስት ተቋሙ የሴኔት ደንብ መሰረት ሲወሰንበት ብቻ ነው፤

፫/ የአካዳሚክ ሰራተኛ የጡረታ መውጫ እድሜን

community by refraining from acts that are contrary to rights enshrined in the Constitution;

j) perform other additional responsibilities that may be provided for by the senate statutes, establishing legislation, or memorandum of association of the institution;

k) devote his full time to the institution without prejudice to the provisions on hiring academic staffs jointly based on a prior agreement made with other institution to hire academic staffs jointly.

2/ Academic staff who are medical and health professionals shall have also the responsibility to render health services in the institution's teaching hospital.

3/Institutions shall draw up, through participation of the academic staff, and implement procedures of discipline of academic staff which shall be consistent with the provisions of this Article and other relevant provisions of this Proclamation.

33. Employment Tenure and Extension of Retirement Age of Academic Staff

1/Tenured employment of academic staff shall constitute a privilege to be attained through meritorious continuous service of not less than ten years and outstanding scholarly teaching and/or research or institutional leadership achievements as an incentive to encourage academics to continue to excel in their professions.

2/Academic staff shall have job security and may not be dismissed from his position unless he has committed a serious breach of discipline as stipulated by the senate statutes of the public institution.

3/ Public institutions can ask for extension of retirement



ለማራዘም በተቋማት ጥያቄ ሊቀርብ ይችላል። ሚኒስቴሩ የሚከተሉት ሁኔታዎች ከተሟሉ በመንግስታዊ ተቋም የሚያገለግል አካዳሚክ ሰራተኛ የጡረታ መውጫ እድሜን ለአያንዳንዱ ጊዜ ለአምስት አመት የሚታሰብ ሆኖ ለሁለት ጊዜያት እንዲራዘም ሊያደረግ ይችላል፡-

ሀ) ጡረታ የሚወጣውን አካዳሚክ ሰራተኛን ለመተካት ጥረት ተደርጎ ምትክ አለመገኘቱን ማረጋገጥ ሲቻልና ሠራተኛውም ለመቀጠል ፈቃደኝነቱን ሲገልጽ፤ ይህንንም ጡረታ የሚወጣው የአካዳሚክ ሰራተኛ መውጫው ከመድረሱ ከሦስት ወራት በፊት ለሚኒስቴሩ ቀርቦ የተፈቀደ እንደሆነ፤

ለ) የአካዳሚክ ሰራተኛው የሦስተኛ ድግሪ ወይም ቢያንስ የረዳት ፕሮፌሰር ማዕረግ ኖሮት መልካም ጤንነት ያለውና ተከታታይና ውጤታማ አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ እንደሆነ፤

ሐ) የአካዳሚክ ሰራተኛው የጡረታ መውጫ እድሜው እንዲራዘምለት ፍቃደኛ ከሆነ፤

፬/የንዑስ አንቀፅ ፫ ድንጋጌ ቢኖርም በሚኒስቴሩ ውሳኔ በፕሮፌሰርነት ማዕረግ ደረጃ የሚገኙ የአካዳሚክ ሰራተኞችን እስፊላንቲቱን ሲያምንበት ሊያስቀጥለው ይችላል።

፴፬. የአካዳሚክ ሰራተኞችን በጋራ ስለመቅጠር

፩/የትምህርት አግባብነትና ጥራትን ለማረጋገጥ መልካም መፍትሄ ሆኖ ሲገኝ ወይም የአካዳሚክ ሰራተኛ እጥረትን ለመቅረፍ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የሁለተኛ ድግሪና ከዚያ በላይ የትምህርት ደረጃ ያላቸውን የአካዳሚክ ሰራተኞችን በጋራ መቅጠር ይቻላል።

፪/ የአካዳሚክ ሠራተኞች የጋራ ቅጥር በሁለቱ ተቋማት ስምምነት የሚፈጸም ሆኖ ከኢንዱስትሪ ከንግድ ከምርምር ማዕከሎች እንዲሁም ከሌሎች ድርጅቶች በጋራ ቅጥር በተቋም ለመሰማራት የሚያበቃ ሙያዊ አቅም ያለው ባለሙያንም የሚመለከት ይሆናል።

age of an academic staff. The retirement age of an academic staff of a public institution may be extended by the Ministry, for two consecutive sets of terms of three years each, where:

a) the institution reasonably justified, on the basis of actual and projected demand the need to extend the retirement age where by the request be presented and approved by the Ministry before three months of retirement age;

b) the staff holds a Master's Degree or above, remains in good health and has a meritorious continuous service;

c) the academic staff has freely consented to extension of the retirement age.

4/without prejudice to sub Article 3 of this Article, academic staffs with professor ranks can stay in their job up on the decision of the Minister.

34. Joint Appointment of Academic Staff

1/ Joint appointment of academic staff shall apply in circumstances when it shall prove an efficacious solution for an institution's challenge to ensure the relevance and quality of education as well as to meet demand of academic staff; and it shall be restricted in application to an institution's professionals with Master's degree and above;

2/ While joint employment is conducted with the consent of the two intuitions professionals with high degree of relevant expertise from industry, business, research centers and other organizations can be considered in joint appointment.



፫/ የዚህ አዋጅ ሌሎች ድንጋጌዎችንና ሌሎች አግባብነት ያላቸው ህጎች ተፈጻሚነት እንደተጠበቀ ሆኖ አንድ አካዳሚክ ሰራተኛ ወይም የመንግስት ሰራተኛ አቅሙ ካለው በእርሱ ፈቃድ እና በተቋሙ እና በመሰሪያ ቤቱ ፈቃድ በጋራ ቅጥር ሊሰማራ ይችላል። የሰው ኃይል እጥረት ባለባቸው አንድ አንድ መስኮች ተቋማትና መስኮች ወይም ድርጅቶች አካዳሚክ ሰራተኞችን ወይም የመንግስት ሰራተኞችን በጋራ ለመቅጠር የመተባበር ግዴታ አለባቸው።

፬/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ የመንግስት ተቋም አካዳሚክ ሰራተኞች በግል ተቋም የጋራ ተቀጣሪ ሆነው የመቀጠር መብት እንዲሰጡ ተደርጎ ሊወሰዱ አይችሉም።

፭/ ሌሎች ህጎችና የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፫ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ሚኒስትሩ የሲቪል ሰርቪስ ህግ መሰረታዊ መርሆዎች ላይ ተመሰርቶ ተቋማት የራሳቸውን ዝርዝር መመሪያና የሰነ ስርዓት ደንብ እንዲያወጡ የሚረዳ መመሪያ ያወጣል።

፴፭. የአካዳሚክ ቴክኒክ ረዳት ባለሙያዎች

፩/ የመንግሥት ተቋማት አካዳሚክ ቴክኒክ ረዳት ባለሙያዎች ቅጥር፣ አስተዳደር እና ጥቅማጥቅም የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ የሚወሰን ይሆናል።

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የአካዳሚክ ቴክኒክ ረዳት ባለሙያዎች የራሳቸው የሆነ የሙያ ዕድገት መሰላል፣ መብትና ግደታ የሰራ ሠዓትና ጫና እንደዚሁም ጥቅማ ጥቅም በመመሪያ ይወሰናል፤

፫/ መንግስታዊ ተቋማት የአካዳሚክ ቴክኒክ ረዳት ባለሙያዎቻቸውን ተፈላጊውን የብቃት ደረጃ ያላቸው መሆናቸውንና ቁጥራቸውን ከተፈላጊው ቁጥር ያልበለጠ መሆኑን የማረጋገጥ ግዴታ ይኖርባቸዋል።

፬/ ሚኒስቴሩ ከመንግስታዊ ተቋማት ጋር በመሆን

3/Without prejudice to other provisions of this Proclamation and other applicable laws, an academic staff or a government employee, may be employed, with his consent and the consent of his institution or organization, on a joint appointment basis if he has the required capability to do so. Where there is scarcity of qualified experts in some fields, institutions and organizations shall cooperate with one another for the joint employment of an academic staff or a government employee.

4/ Without prejudice to the provisions of this Article shall not be construed to entitle an academic staff of a public institution or a government employee to be jointly appointed in a private institution.

5/ Without prejudice to the provisions of sub article (3) of this Article, the Ministry shall, based on the principles laid down under the civil service law, issue a standard guideline to assist institutions develop their own rules and procedures.

35. Technical Support Staff

1/ Academic technic support staff of public institutions employment, governance and benefits shall be determined by a regulation to be issued by the Council of Ministers;

2/ Without prejudice to the provisions of sub article (1) of this Article, the academic technic support staff professional carrier, rights and responsibilities and work load shall be determined by a directive;

3/ Public institutions shall ensure that their academic technic support staff meet the required level of competence and that they are not in excess of the optimum number.

4/ The Ministry together with the public institutions



የሚያስፈልገውን የአካዳሚክ ቴክኒክ ረዳት ባለሙያዎች ትክክለኛ ቁጥር ለመወሰን የሚረዳ የምጣኔ መስፈርትን ይህ አዋጅ ተፈጻሚ መሆን ከጀመረበት ቀን ጀምሮ በ ፫ ወራት ጊዜ ውስጥ ያወጣል።

፩/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) እና (፬) ድንጋጌዎችን ተፈጻሚነት እንዲያግዝ የማንኛውንም የመንግስት ተቋም ተገቢ አደረጃጀትና ጥንቃቄ የተሞላው አሰራርና የአካዳሚክ ቴክኒክ ረዳት ባለሙያዎች ቁጥር አፈጻጸም እንዲኖረው የማድረግ ግዴታ አለበት።

፴፮. የአስተዳደር ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች መብትና ግዴታ

፩/ የመንግስት ክፍተኛ ትምህርት ተቋማት ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች በሲቪል ሰርቪስ ህግ ለተመሳሳይ ሙያዎች በሚወጡ ህጎች ይተዳደራሉ።

፪/ የማንኛውም የመንግስት ተቋም ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችን የሚመለከቱ ጉዳዮችን አስመልክቶ የአስተዳደር ደንብና መመሪያን ከማውጣትና ተግባራዊ ከማድረግ በፊት በአሳታፊ ሂደት ግንዛቤና መግባባት እንዲፈጠር የማድረግ ግዴታ አለበት።

፫/ የመንግስት ተቋም ቦርድ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ቢኖርም ከመንግስት ሠራተኛ ህጎች ጋር በሚጣጣም መልኩ የተቋሙን አቅም በማገናዘብ የድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች አስተዳደር ዝርዝር መመሪያን ማውጣት ይችላል።

፬/ የማንኛውም የመንግስት ተቋም ድጋፍ ሰጪ ሰራተኛ አግባብነት ላላቸው ህጎችና የተቋሙ መመሪያዎች የመገዛትና የመተግበር የክፍተኛ ትምህርት አላማዎችንና የተቋሙን መሪ እሴቶች የማክበር ግዴታ አለበት።

፴፯. የተቋማት የምክክር መድረክ

፩/ የመንግስት ተቋማት ጥረቶቻቸውን ለማስተባበር የትምህርት መለኪያዎችን እና አሰራሮችን በማመሳሰል የልምድ ልውውጥ ለማድረግ እና ሚኒስቴሩን በክፍተኛ ትምህርት አገራዊ እና

shall, within three months from the effective date of this Proclamation, establish standard ratios that shall be applicable in determining the optimum number of administrative and academic technical support staff of a public institution.

5/ Every public institution shall ensure slim organization and frugal employment of support staff to conduce for the application of the provisions of sub-articles (3) and (4) of this Article.

36. Rights and Responsibilities of Support Staff

1/ Support staffs of public institutions shall be entitled to good governance in accordance with the applicable principles provided for by civil service law.

2/ Every institution shall formulate administrative regulation and directive on all matters of importance to its support staff and have them validated through participatory processes before adoption.

3/ Based on the principles of the applicable civil service law, the Board of a public institution may issue a directive regulating the administration of the institution's support staff.

4/ Any support staff of an institution shall have the responsibility to respect applicable laws and institutional directives as well as conform in his practice to the objectives of higher education and the guiding values of the institution as applicable.

37. Forum of Institutions

1/ Public institutions may establish a forum, in accordance with this Proclamation and with an appropriate name, to coordinate efforts, harmonize academic standards and approaches, share



አለምቀፋዊ የስትራቴጂ ጉዳዮች እድገት እና ሁኔታዎች ላይ ለማማከር በዚህ አዋጅ እውቅና የተሰጠው የምክክር መድረክ ሊያቋቁሙ ይችላሉ።

ጸ/ የመንግስት ተቋማት የምክክር መድረክ በዚህ አዋጅ መሰረት መመሰረቱን በሚኒስቴሩ ከተረጋገጠበት ጊዜ ጀምሮ ይፋ እንቅስቃሴ ያደርጋል።

፱/ የመንግስት ተቋማት ፕሬዚደንቶች ተቋማቸውን በመወከል የምክክር መድረኩ አባላት ይሆናሉ።

፲/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የምክክር መድረኩ ስያሜ ፣ አላማ ፣ ተግባርና ኃላፊነት አመራር ፣ አሰራርና የሰነ ስርዓት ደንብ የፕሬዚዳንቶች ጉባኤ ሊወሰን ይችላል።

፫/ የምክክር መድረኩ በፕሬዚደንቶቹ ጉባኤ ውሳኔ የሚቋቋም ጽህፈት ቤት ሊኖረው ይችላል።

፬/ የምክክር መድረክ ቃል አቀባይ በፕሬዚደንቶች ጉባኤ ደንብ መሰረት በሰብሳቢነት የተመረጠው የመንግስት ዮኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ይሆናል።

፭/ የምክክር መድረኩ ስራውን የሚያከናውነው በአባል ተቋማት ዓመታዊ የአባልነት መዋሮስ ስጦታዎችና ከሌሎች በሆነ ከተፈቀዱ ምንጮች በሚያገኘው ገንዘብ ይሆናል።

፮/ ሚኒስቴሩ እንደ አስፈላጊነቱ በከፍተኛ ትምህርት ጉዳዮች ላይ ከምክክር መድረኩ ጋር ለመምከር ይችላል።

፯/ በመንግስት ተቋማት የምክክር መድረክ እና አግባብነት ባለው ሌላ ህግ መሰረት በተቋቋመ የግል ተቋማት ማህበር መካከል እንደ አስፈላጊነቱ የምክክር ግንኙነት ሊኖር ይችላል።

፲/ የመንግስት ተቋማት የምክክር መድረክ የዚህ አዋጅ ድንጋጌ ወይም የሌሎች ህጎችን ድንጋጌዎች ተላልፎ ሲገኝ ግድፈቶቹን እስከሚያስተካክል ድረስ በሚኒስትሩ ትዕዛዝ ሊታገድ ይችላል።

experience, and to advise the Ministry on national and international strategic issues, trends and conditions of higher education.

2/ The establishment of the forum shall be effective as of the date of its registration by the Ministry upon ascertaining the consistency of its statutes with the provisions of this Proclamation.

3/ The presidents, representing their respective institutions, shall be members of the forum.

4/ Without prejudice to the provisions of sub article (1) of this Article, the council of presidents may decide on nomenclature, aims, responsibilities, leadership architecture, procedures, and rules of the forum.

5/ The forum may establish its own office in accordance with the decision made by the council of presidents.

6/ The spokesperson of the forum shall be the incumbent leader of the forum, who shall be elected in accordance with its rules.

7/ The financial source of the forum shall be annual contributions by the member public institutions and grants and funds the forum may obtain from other legally permitted sources.

8/ The Ministry may, as may be necessary, consult the forum on issues of higher education.

9/ There may be, as may be necessary, consultative partnerships between the forum of public institutions and any legally established association of private institutions.

10/ Where the forum of public institutions contravenes the provisions of this Proclamation or any other applicable laws, it may be suspended by the order of the Ministry until it rectifies the irregularities.



ንዑስ ክፍል ሦስት
ስለ ተቋማት ተማሪዎች

፴፰. የተማሪዎች መብት

፩/ የዚህ አዋጅ ሌሎች ድንጋጌዎችና አግባብነት ያላቸውን ሌሎች ህጎች እንደተጠበቁ ሆነው የማንኛውም ተቋም ተማሪዎች የሚከተሉት መብቶች ይኖራቸዋል፡-

ሀ) በመማርና በምርምር በነጻነት እውነትን የመፈለግና ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ፤

ለ) በመማሪያ ክፍል፣ በተቋም ግቢና በህብረተሰቡ ውስጥ ለመማር አመቺ ሁኔታን የማግኘትና የመጠቀም፤

ሐ) በተቋሙ ግቢ ውስጥ ህገ መንግስታዊ ሰብዓዊ መብታቸውና ደህንነታቸው ተጠብቆ የመኖርና የግል ንብረታቸውን ደህንነት እንዲጠበቅ፤

መ) በተቋም ጉዳዮች ላይ በህጋዊና ሰላማዊ አግባብ አቋማቸውን በነጻነት የማራመድ፤

ሠ) ማንኛውንም አይነት አድሎ ወይም ትንኮሳ እንዳይደርስባቸው ህጋዊ ከለላን የማግኘት፤

ረ) በማንኛውም የመምህርና የተማሪ ግንኙነት የፍትህና ፍትሃዊነት ተጠቃሚ የመሆንና ለመማር የሚያነሳሳ መልካም ተቋማዊ ድባብን የማግኘት፤

ሰ) ስለ አካዳሚያዊ ብቃታቸው በዚህ አዋጅ በተደነገጉት መርሆዎችና በተቋሙ አካዳሚክ መመዘኛዎች መሰረት የመመዘን አፍትሃዊ ምዘና ሲፈጸም ቅሬታን በተቋሙ ስርዓት መሰረት በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ የማቅረብና ፍትህን የማግኘት፤

ሸ) ግልጽነት ባለው ስርዓት መሰረት በአካዳሚክ ስራተኞች የስራ አፈጻጸምና ግምገማ ላይ የመሳተፍ፤

ቀ) በትምህርት ማህደር ውስጥ የሚቀመጡ መረጃዎች በሚስጠር ስለሚጠበቁበትና ለሌላ

SECTION THREE
STUDENTS OF INSTITUTIONS

38. Rights of Students

1/ Without prejudice to other provisions of this Proclamation and other applicable laws, students of any institution shall have the right to:

a) free inquiry of truth and freedom of expression of ideas and thoughts in the process of learning and conducting research;

b) enjoy the freedom to learn with appropriate opportunities and conditions in classrooms, campuses and in the larger community;

c) protection of their constitutional human rights, personal safety, and security of their personal property on campus;

d) be free to express orderly their views on issues of institutional issues in a peaceful and legal manner;

e) receive protection from any form of discrimination or harassment;

f) be entitled to equitable and fair treatment in all respects of the teacher-student relationship and to an environment conducive to stimulate learning;

g) be evaluated solely on academic basis consistent with norms provided for by this Proclamation and the institution's academic standards, and receive redress against capricious evaluation;

h) participate in a transparent system of performance evaluation of academic staff.

i) enjoy the benefits of a carefully considered policy of confidentiality regarding the information that should be part of their educational record and as to



ወገን ስለሚገለጹበት ሁኔታ የሚወሰን የሚያስተማምን ስርዓት ተጠቃሚ የመሆን፤

በ) የተማሪው የጋራ ጥቅሞችን በሀጋዊ መንገድ እንዲጠበቁ ለማስቻል አግባብነት ባላቸው ሀገች በተቋቋመና የተቋሙን ተማሪዎችን በሙሉ በአባልነት በሚያቅፍ በተቋሙ የተማሪዎች ማህበር አባል የመሆን፤

ተ) በተቋሙ ደንብና ስርዓት መሰረት በግልም ሆነ በማህበራቸው አማካይነት በተቋሙ መገልገያዎች የመጠቀም፤

ቸ) በዚህ አዋጅ ድንጋጌዎችና የተቋም ቦርድ በሚያወጣቸው መመሪያዎች መሰረት በማህበራቸው ወይም በተወካዮቻቸው አማካኝነት ተቋሙን በሚያስተዳድሩበት አካላት ስብሰባዎች ላይ የመሳተፍ፤

ኘ) በተቋሙ ክፍያ የሚጠየቅባቸው ግዴታዎች ካሉ እንደተጠበቁ ሆነው በተቋሙ ውስጥ የመገናኛ ሚዲያን የመጠቀምና የመሳተፍ፤

ነ) በዚህ አዋጅ መሰረት የወጪ መጋራት ስርዓት ተጠቃሚ የመሆንና የምክር አገልግሎት የማግኘት፤

፩/ ማንኛውም ተቋም በዚህ አንቀጽ የተመለከተውን የተማሪዎች መብት ማስከበሪያ የሚሆን መመሪያን የመቅረጽና የመተግበር ግዴታ አለበት። መመሪያው በዚህ አዋጅ መሰረት የተቀረጸና የአካዳሚክ ማህበረሰቡን ባላተፈ ሂደት መግባባት የተደረሰበት መሆን ይኖርበታል።

፴፬. የተቋም ተማሪዎች ግዴታ

፩/ የዚህ አዋጅ ሌሎች ድንጋጌዎች እና አግባብነት ያላቸው ሌሎች ሀገች ተፈጻሚነት እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የተቋሙ ተማሪ የሚከተሉት ግዴታዎች ይኖሩታል፡-

ሀ) በክፍል የመገናኘትና ትምህርቱን በሚገባ የመከታተል የማንኛውም አካዳሚክ ሰራተኛ

the conditions of its disclosure;

j) join the institution's student union, which shall be founded on the principle of universality of membership in accordance with the pertinent laws so as to promote and protect lawfully their common interests;

k) obtain access to facilities of the institution through individually and/or through their union in accordance with the rules and regulations of the institution;

l) participate, through their union or representatives, in the sessions of the institution's governing bodies in accordance with this Proclamation and directives issued by the Board;

m) Without prejudice to the media service with pay, use and participate in the institution's media.

n) Benefit from the cost-sharing system and receive guidance and counseling services in accordance with this Proclamation.

2/ Every institution shall have the responsibility to develop and implement a directive that shall safeguard the rights of students stipulated under this Article. The rules and procedures shall be developed in accordance with this Proclamation and on the basis of consensus built through the participation of the academic community.

39. Responsibilities of Students of the Institution

1/ Without prejudice to other provisions of this Proclamation and other applicable laws, any student of an institution shall have the responsibilities to:

a) attend classes properly and respect the indivisible authority of any academic staff in



የመማር ማስተማር ሂደቱን የመምራትና የመቆጣጠር ስልጣንን የማክበር፤

ለ) በተመዘገበበት ትምህርት የተቀመጡ የብቃት መመዘኛዎችን የማሟላት፤

ሐ) የከፍተኛ ትምህርት አላማዎችንና የተቋሙን መሪ እሴቶች የማወቅና የማራመድ፤

መ) አግባብነት ያላቸውን የሀገሪቱን ህጎች የዘሀን አዋጅ ድንጋጌዎች የተቋሙን የተማሪ መተዳደሪያ ደንብ የተቋሙን ሥነ-ምግባር መመሪያ የተቋሙን የሴኔት ደንብ እንደዚሁም ሌሎች ተፈጻሚነት ያላቸውን ህጎች የማክበር።

ሠ) ከአካዳሚክና ሌሎች ሰራተኞች እንዲሁም ከማንኛውም የተቋሙ ተማሪ ጋር በሚኖረው ግንኙነት ሕገ-መንግስታዊ መብቶቻቸውን የማክበር፤

ረ) የግልም ሆነ የጋራ የተማሪ ጥቅሞች አደጋ ላይ በሚወድቁበት ጊዜ በሰላማዊና ሕጋዊ መንገድ ቅሬታን በማሰማት መፍትሄ የመሻት፤

ሰ) የተቋሙ ንብረት በጥንቃቄ የመያዝና የመጠቀም፤ ሆነ ተብሎ ወይም በቸልተኝነት ምክንያት በተቋሙ ንብረት ላይ ለሚያደርሰው አደጋና ለሚከሰተው ጉዳት ተጠያቂ የመሆን እንደዚሁም የደረሰውን ጉዳት የመካከል፤

ሸ) በዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች መሰረት ተቋሙ ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች መክፈል የሚገባውን ክፍያ የመፈፀም።

፪/ ማንኛውም ተማሪ በተቋሙ የተማሪዎች የሥነ ምግባር እና የዲ.ሲ.ፕሊን ደንብ ይመራል።

፱. የተማሪዎች ቅበላ

፩/ በማንኛውም ተቋም በቅድመ ምረቃ ትምህርት ለመመዝገብ የሚችሉ ተማሪዎች የሁለተኛ ትምህርት ያጠናቀቁና ለከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ፈተና ወስደው የአሙኑን የማለፊያ ነጥብ ያገኙ መሆን

the leadership and management of the teaching-learning process;

b) maintain standards of academic performance established for each course in which he is enrolled;

c) know and uphold the objectives of higher education and the guiding values of the institution;

d) observe scrupulously the applicable laws of the country, provisions of this Proclamation, Institution's students' code of conduct, students' disciplinary procedures and the institution's senate directive which are consistent with this Proclamation and other relevant laws;

e) interact with academic and other staff and any other student of the institution with due respect to their constitutional rights;

f) remonstrate and seek redress peacefully and through legal avenues in the event student interests, be it individual or collective, are at stake, and exhaust all institutional avenues of redress;

g) use and handle the properties of the institution with due care and be held accountable for any damage caused to the property of the institution due to intentional or negligent misuse or destruction;

h) effect payment of fees applicable in accordance with the provisions of this Proclamation for services that has been provided by the institution.

2/ Every student has to be governed by the institutional code and students' disciplinary procedures;

40. Admissions of Students

1/ Admissions to undergraduate programs of any institution shall be based on completion of secondary education program and obtaining the necessary pass marks in the university entrance



ይኖርባቸዋል። በውጭ አገር የዑለተኛ ደረጃ ትምህርትን አጠናቀው በሚኒስቴሩ የአቻ ግምት የተሰጣቸው ተማሪዎችም የመመዘገብ እድልን ሊያገኙ ይችላሉ።

፪/በ-ቴክኒክና ሙያ ትምህርተና ስልጠና ለደረጃ IV የበቁ፣ በጥቃትንና አነስተኛ እንቅስቃሴዎች ወይም ከግል ወይም የንግድ ድርጅት ወይም ከመንግስት ተቋም ውለት ንግድ ያሰራ ልምድና ተቋማት የሚሰጡትን የመግቢያ ፈተና ያለፉ ለቅድመ ምረቃ ትምህርት መመዘገብ ይችላሉ።

፫/የትበላ መስፈርቱን የሚወስነው ሚኒስቴሩ ይሆናል።
፬/የዚህ አንቀጽና የዚህ አዋጅ ሌሎች ድንጋጌዎች አግባብነት ያላቸው ሌሎች ሕጎች እንደተጠበቁ ሆኖ ማንኛውም እውቅና ያገኘ ተቋም እውቅና በአገኘባቸው የትምህርት መስኮችና ደረጃዎች የሚከተሉትን ተማሪዎች ይቀበላል፦

- ሀ) በቅድመ ምረቃ ፕሮግራም ከላይ በንዑስ አንቀጽ ፩ እና ፪ የተጠቀሙትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ተማሪዎችን ብቻ መሆን አለበት።
- ለ) ለዑለተኛ ዲግሪ ትምህርት ከሆነ የቅድመ ምረቃ ትምህርታቸውን ተመሳሳይ ደረጃ ያጠናቀቁና ተቋሙ ያስቀመጠውን መግቢያ ቅድመ ምረቃ ሙሴትና የመግቢያ መለያ ፈተና በብቃት ያለፉትን ብቻ መሆን አለበት።
- ሐ) ለሶስተኛ ድግሪ የሚደረግ ቅበላ ከሆነ በዑለተኛ ድግሪ የተመረቁና ተቋሙ ያስቀመጠውን መስፈርት ያሟሉ።

፭/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና ንዑስ አንቀጽ (፬) ተራ ፊደል (ሀ) ድንጋጌዎች ቢኖሩም ልዩ ድጋፍን ማግኘት ስለሚገባቸው ዜጎች እና የቅበላ ሥነ ሥርዓቱ የሚኒስቴሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ

examination. Admissions may also be granted to students completed their secondary school in foreign countries on the basis of equivalent academic achievements that shall be determined by the Ministry.

2/ technical and vocational education and training graduates with level 4 qualifications and a two years of experience either as small scale enterprise, enterprise owner, or two years of experience from private institution, trade organization or from government institution and have passed entrance qualifications assessment set by the institution may be enrolled to the under graduate education.

3/ the Ministry shall determine the entrance requirements.

4/ Without prejudice to other provisions of this Article, other provisions of this Proclamation and other applicable laws, every institution shall, with respect to student admissions, have the rights and responsibilities to admit:

- a) for undergraduate studies, only those who satisfy conditions set here in above under Sub- Articles 1 and 2
- b) for second degree-level graduate studies, candidates who have completed their undergraduate studies with the academic results required by the institution; and only those who passed entrance exams given by the institution;
- c) for PhD level degree graduate studies, candidates who have completed their second degree studies with the academic results required by the institution

5/ Notwithstanding the provisions of sub article (1) and (4)(a) of this Article there shall be special admissions procedures for disadvantaged citizens to be determined by regulation of the Council of



የሚወሰን ሆኖ ማረጋገጥ ደንቡን ለማስፈጸም በሚያወጣው መመሪያ መሰረት ተፈጻሚነት ይኖረዋል።

፮/ ማንኛውም የመንግስት ተቋም በተቋሙ የመቋቋሚያ ህግ መሰረት በወጣ ልዩ የቅበላ ሥርዓትና የተቋሙ ሲኔት በሚወሰነው አግባብ መሰረት አቅሙ ያላቸው ጎልማሶችን በቅድመ ምረቃ ተማሪነት ሊቀበል ይችላል፤ ማረጋገጥ ደህ የቅበላ ስርዓት በግል ተቋማትም ሁኔታው ሲፈቅድ እንዲፈጸም ሊያደርግ ይችላል።

፯/ የተማኪላ የተማሪዎች ምደባ እስከተጠለ ድረስ ማረጋገጥ ተማሪዎችን የሚመድበው የመንግስት ተቋማትን በማግኘት ይሆናል። የመንግስት ተቋማት ራሳቸው በተጥታ ተማሪዎችን ለመቀበል የሚችሉበት ጊዜ ሲደርስና ተግባራዊ መደረጉም ሲታመንበት ማረጋገጥ የመግቢያ ፈተናውን በማስተዳደር የማለፊያ ነጥብና መግቢያ ነጥብን በመወሰን ስለ ልዩ ድጋፍ ተጠቃሚዎች መመሪያውን በማውጣት የቅበላ ስርዓትን በመወሰን እና የቅበላውን አፈጻጸም በመከታተልና በማስተካከል ላይ የተገደበ ይሆናል።

ዓፄ.በለ አካል ጉዳተኛ የምምር ውስንነት ያላቸው እና ልዩ ተሰጥሎ ያላቸው ተማሪዎች

ሐ/ ተቋማት አገልግሎት መስጫ አውታሮቻቸውና ፕሮግራሞቻቸው አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ ሆነው እንዲታነጹ ማድረግ ይኖርባቸዋል።

ለ/ ተቋማት ለአካል ጉዳተኛ እና የምምር ውስንነት ላላባቸው ተማሪዎቻቸው ፍትህዊ ተጠቃሚነት ሲሉ የአገልግሎት መስጫ ክፍሎቻቸውን አጠቃቀምና አመዳደብ መለወጥ አማራጭ የፈተና ስርዓቶችን መተየስና የትምህርት ሂደቱን የሚያመቻቹ ዘዴዎችንና የአሰራር ሥርዓቶችን መጠቀም ይኖርባቸዋል።

ሐ/ የተቋማት ህንጻ ዲዛይኖች የምድረ ጊዜ አቀማመጥ

Ministers and to be implemented by directive of the Ministry issued hereunder.

6/ A public institution may admit adults under special admissions procedures to be issued pursuant to the establishment regulations of the institution and as the institution's senate may determine; and the Ministry may extend the applicability of this provision to private institutions as circumstances may permit.

7/ The Ministry shall consult the public institutions concerning student placement so long as the current centralized placement of students in public institutions shall continue. As and when direct selection of students for admission by public institutions becomes feasible and desirable, the Ministry shall limit itself to administering the entrance exam, deciding on pass marks and eligibility for admission, including entitlement to affirmative action, monitoring the admission process and ensuring compliance by institutions to its directives.

41. Disabled students and Students with special talents

1/ Institutions shall make, to the extent possible, their facilities and programs amicable to use with relative ease students with physical disabilities.

2/ Institutions shall, to the extent that situations and resources permit, relocate classes, develop alternative testing procedures, and provide different educational auxiliary aids in the interest of students with physical disabilities and learning disabilities.

3/ Building designs, campus physical landscape, computers and other infrastructures of institutions



የኮምፒዩተር አቅርቦት እና ሌሎች መሰረተ ልማቶች ለአካል ጉዳተኛ እና የመማር ውስንነት ላላቸው ተማሪዎቻቸው ምቹ መሆናቸው መረጋገጥ ይኖርበታል።

፬/ ተቋማት ለአካል ጉዳተኛ እና የመማር ውስንነት ላላቸው ተማሪዎቻቸው የቴሎሪፎን የፊትና ጊዜያት ማራዘሚያና የማስረከቢያ ጊዜያት መራዘምን ጨምሮ ልዩ እካዳሚክ ድጋፎችን ሊያደርጉላቸው ይገባል።

፭/ ልዩ ተሰጥቶ ያለውን ተማሪ ቅበላን በሚመለከት በሚኒስቴሩ ልዩ ውሳኔ የትምህርት ፍጥነቱንና ፍላጎቱን በማስጠበቅ፤ ተጨማሪ ሀብትን በመመደብ አስፈላጊ ሲሆን የተቋምን አትም መሠረት ያደረገ ድጋፍ ሊደረግ ይገባል። ዝርዝሩ በመመሪያ ይወሰናል።

፵፪. የመማር ማስተማር ጥራትና የተማሪዎች ምዘና

፩/ በማንኛውም ተቋም ውስጥ የሚኖረው የመማር ማስተማር ሂደት የትምህርቱ አሰጣጥ በየትኛውም መልኩ ቢሆን አሳታፊ ሆኖ ተማሪን ያማከለና በንቃት መማርን የሚያራምድ መሆን ይኖርበታል።

፪/ በማንኛውም ተቋም ውስጥ የሚኖረው የመማር ማስተማር ሁኔታ በተቻለ መጠን በክፍል ውስጥም ሆነ በተቋሙ ግቢዎች ውስጥ ተማሪዎችን ለመማር የሚያበረታታ መልካም ድባብ ያለው መሆን ይኖርበታል።

፫/ የትምህርቱ አቀራረጽና አሰጣጥ የተማሪዎችን ዕውቀትና ክህሎት የሚያበለጽግ መልካም እሴቶችን የሚያስታጥቅና በተማሪዎች አመለካከት ላይ አውንታዊ ለውጥና እድገት የሚያመጣ መሆን ይኖርበታል።

፬/ ተማሪዎች የሚመዘኑት አግባብነት ባለው ስርዓትና በተማሩት ላይ ተመስርቶ መሆን ይኖርበታል። የምዘና ውጤት አሰጣጥ ስርዓትም የተረጋገጠውን አቅም የሚገልጽ ይሆናል።

፭/ በተቋም ደረጃ ዕውቅና የተሰጠውና በእያንዳንዱ የትምህርት ክፍል እንደ አግባቡ በማጣጣም

shall take into account the interests of physically disabled students.

4/ Institutions shall ensure that students with physical challenges get academic assistance, including tutorial sessions, exam time and submission date deadline extensions.

5/ based on the special decision of the Minister regarding the admission of the gifted student, the need to provide additional resources, as necessary, to maintain the speed and need of education, the allocation of additional resources, is necessary. The details shall be determined by a directive.

42. Quality of Teaching-Learning and Assessment of Students


1/ The teaching and learning process in any institution shall be, whatever the methods of delivery employed, interactively student- centered that shall promote active learning.

2/ The teaching and learning conditions in any institution shall, as far as practicable, create in-class and on-campus enabling environment and encouraging atmosphere for students to learn.

3/ The designing of courses and their delivery shall be such that the courses shall add to the knowledge and skills students already have, cultivate constructive professional values, and bring about attitudinal changes and development in students at the end of the courses.

4/ Students shall be assessed properly and fairly on the basis of their learning experience; the marking system shall be reflective of the competences achieved by students.

5/ There shall be institutionally recognized and well-defined student assessment and examination methods and systems at academic unit levels to



የሚሰራበት እና እያንዳንዱ የአካዳሚክ ሰራተኛ ሊያከብረው የሚገባ ተማሪዎችም አስቀድመው የሚያውቁት የተማሪዎች ምዘናና ፈተና ስርዓት ይኖራል።

፮/ በተማሪዎች ምዘናና የምዘና ውጤት ደረጃ አሰጣጥ ረገድ አመራር የሚሰጡ በተገቢ የትምህርት ክፍሎች ደረጃ ብቁ አካላት እንዲኖሩ ለማድረግ የሚያስችል አደረጃጀት ይኖራል።

፯/ ምዘናና የምዘና ውጤቶችን አስመልክተው ተማሪዎች የሚያቀርቧቸው ቅሬታዎች በተቋምና በአካዳሚክ ክፍሎች ደረጃ ተገቢው ትኩረት ተሰጥቷቸው በጥንቃቄና በአፋጣኝ መታየት ይኖርባቸዋል።

፰/ አካዳሚክ ሰራተኞች በተማሪዎች ምዘናና ውጤት አሰጣጥ የሥራ ላይ ሙያዊ የንድፈ- ሃሳብና የክህሎት ስልጠና ይሰጣቸዋል፤ የማስተማር ብቃትና የምዘና ክህሎቶችን ጠንቅቆ ማወቅ በአካዳሚክ ሰራተኛነት ለመቀጠልና እድገትን ለማግኘት እንደ ወሳኝ ቅድመ ሁኔታዎች ይወሰዳሉ።

፱/ ተማሪዎች የቤት ወይም የምርምር ሥራ ሲሰሩ ሆነ በፈተናዎች የሌላ ሰው ሥራና ሐሳብን ሲጠቀሙ ምንጩን መጥቀስ ይኖርባቸዋል፤

፲/ የአካዳሚክ ሰራተኞች በፈተናዎች አስተዳደር፣ በቤት ስራዎችና በፈተናዎች እርማት እንዲሁም በውጤት አሰጣጥ ላይ አድሎአዊ በሆነ መልኩ መስራት የለባቸውም፤

፲፩/ የማስተማር ዜዴዎች፣ የተማሪዎች ምዘና፣ የምዘና ውጤቶችና ደረጃ አሰጣጥን የሚያመለክቱ ሥነ-ሥርዓቶች በተቋሙ የሴኔት ደንብ ውስጥ መካተትና በትምህርት ክፍሎች መመሪያዎች ተብራርተው መገለጽ ይኖርባቸዋል።

ከፍል ሰስት
የመንግስት ተቋማት
ገዕዝ ከፍል አንድ
አስተዳደርና ውስጣዊ አደረጃጀት

which any academic staff shall adhere, and have been made known to students.

6/ There shall be adequate structures, at the necessary levels of the pertinent academic units, which shall constitute leading authorities at any of the levels on student assessments, examinations and grading of results.

7/ Student complaints against assessment methods, examinations, grading systems or results thereof shall be handled, at institutional level, with due care and expeditiously.

8/ Academic staff shall receive on-job and tailor-made professional training on student assessment theories and skills; and mastery and successful application of assessment skills as well as teaching shall constitute critical prerequisites for continuity of employment and promotions.

9/ While conducting assignments or research works or during exams if they utilize works of other people they have to acknowledge them;

10/ during administration of examinations, correction of examinations and assignments, and in determining grades academic staff shall not discriminate;

11/ rules and procedures governing teaching methods and assessment, grading and academic status of students shall be provided in the senate statutes of each institution and shall be further elaborated in guidelines issued by the appropriate academic units.

PART THREE
PUBLIC INSTITUTIONS
SECTION ONE
GOVERNANCE AND INTERNAL STRUCTURES



፵፫. የመንግስት ተቋማት አደረጃጀት

፩/ የዚህ አዋጅ ሌሎች ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ማንኛውም የመንግስት ተቋም፡-
ሀ) አመራርና አማካሪ አካላት ፣
ለ) አካዳሚክ ክፍሎች ፣
ሐ) እንደአግባቡ የመማሪያ ሆስፒታል አመራር ፣
መ) የአስተዳደርና የአካዳሚክ ቴክኒክ ረዳት ባለሙያ
ሠ) አካዳሚክና አስተዳደራዊ ተግባራትን በጥምረት የሚያከናውኑ ቢሮዎች፤

ይኖረዋል።

፪/ የትምህርት ክፍሎችን ለመመስረት ሲወሰን ከትምህርትና ምርምር አግባብነትና ጥራት፣ ከትብብር አስፈላጊነትና ከውጤታማ የሀብት አጠቃቀም አኳያ እየታየ መሆን ይኖርበታል።

፫/ የትምህርት ክፍል ሲቋቋም የአስተዳደር ሥርዓት ይኖረዋል። ሥርዓቱም በፕሬዚዳንቱ ተዘጋጅቶና በአስተዳደር ካውንስል፣ በዩኒቨርሲቲ ካውንስልና በሴኔት ተመክሮ በቦርዱ ሲጸድቅ ተፈጻሚ ይሆናል። የአስተዳደር ሥርዓቱም የአመራርና አስፈጻሚ አካላትን የያዘና ኃላፊነታቸውን እንዲሁም የአመራርና የአስተዳደር ሥነ-ሥርዓቶችን ያካተተ ይሆናል።

፬/ መንግስታዊ ተቋም አዲስ ተልዕኮ ሲሰጠው በአለም አቀፍ መልካም ልምድ ላይ ተመስርቶ በህግ የተቀመጡትን አደረጃጀቶች በጠበቀ መልኩ እራሱን እንደገና ሊያደራጅ ይችላል።

፭/ ሚኒስቴሩ በሌላ አኳኝ እንዲፈጸም መመሪያ ካልሰጠ በስተቀር፤ ማንኛውም ተቋም በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፬) መሰረት እራሱን እንደገና ለማደራጀት አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የተቋሙ ፕሬዝዳንት በአስተዳደር ካውንስል፣ በዩኒቨርሲቲ ካውንስል፣ በሴኔትና በተቋሙ የመምህራንና የተማሪዎች ማህበራት የተመከረበት የተሟላ የውሳኔ ሃሳብ ለቦርዱ ያቀርባል።

፵፬. የአመራር አማካሪ አካላት

43. Organization of Public Institutions

- 1/ Without prejudice to other provisions of this Proclamation, any public institution shall have:
 - a) Governing and advisory bodies.
 - b) academic units;
 - c) governing body of teaching hospital, as may be relevant;
 - d) administrative and academic technic support staff;
 - e) Joint academic and administration offices;
- 2/ The establishment of academic units in accordance with this Proclamation shall be determined on the basis of relevance and quality of education and research as well as on cooperative, efficient and effective use of resources.
- 3/ Academic unit of an institution shall have a system of governance; system of governance would be devised by the president, debated by the managing council, the university council and the senate, and approved by the Board. Such system shall consist of governing and managing bodies, their responsibilities, and rules and procedures of leadership and management.
- 4/ a public institution when granted a new mission may reorganize itself in accordance with international good practice with in its legal framework,
- 5/ Except as may be directed otherwise by the Ministry, in the event where any public institution finds it necessary to reorganize itself as provided in sub-article (4) of this Article, the president shall submit to the Board an exhaustive proposal discussed by the managing council, the university council, the senate, and by unions of students and teachers of the institution.

44. Governing and Advisory Bodies



፩/ማንኛውም የመንግስት ተቋም እንደአስፈላጊነቱ የሚከተሉት የአመራርና አማካሪ አካላት ይኖሩታል ሀ) ቦርድ፤

ለ) ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንቶች

ሐ) ሴኔት፤

መ) የአስተዳደር ካውንስል፤

ሠ) የዩኒቨርሲቲ ካውንስል፤

ረ) የትምህርት ክፍል ካውንስል፤

ሰ) የትምህርት ክፍል አስተዳደር ካውንስል፤

ሸ) የዲፓርትመንት ጉባኤ፤

ቀ) በቦርዱ ወይም በሴኔቱ ወይም በዩኒቨርሲቲ ካውንስሉ የሚቋቋሙ አስፈላጊ ቁጥርና አይነት ያላቸው አማካሪ ወይም ልዩ ልዩ ኮሚቴዎች ወይም ካውንሶሎች።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ፊደል ተራ (ረ) እስከ (ሸ) የተመለከቱት የትምህርት ክፍሎች አመራር አካላት ይዘት፣ አመሰራረት፣ ኃላፊነትና ውሳኔ አሰጣጥ ሥርዓት በፕሬዚዳንቱ ቀርቦ በቦርዱ የሚወሰን ይሆናል።

፵፭. የቦርድ ተጠሪነት ኃላፊነትና ተግባር

፩/ የመንግስታዊ ተቋም የቦርድ ተጠሪነት እንዳግባቡ ለሚኒስቴሩ ወይም ለተገቢው የክልል መንግስት አካል ይሆናል።

፪/ የመንግስታዊ ተቋም ቦርድ የተቋሙ የበላይ አመራር ሆኖ የሚከተለው ኃላፊነት ይኖረዋል፡-

ሀ) ተቋሙ በዚህ አዋጅ እና በሌላ ህግ የተሰጠውን ኃላፊነት እና ተግባር በአግባቡ መፈጸሙን፣ እና መልካም አስተዳደር ማስፈኑን መከታተልና ማረጋገጥ፤

ለ) የዚህ አዋጅ ሌሎች ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው የተቋሙን ስትራቴጂክና አመታዊ እቅድ፣ በጀት፣ የትኩረት አቅጣጫ፣ አደረጃጀት፣ አስተዳደርና የአሰራር ስርዓት፣ የውስጥ ደንብና የትምህርት መርህ ግብርና ፕሮግራሞችን፣ የተቋሙን የክንውን ሪፖርትና የፋይናንስ መግለጫን በሚመለከት

1/ Governing and Advisory Bodies of a public institution shall consist of:

a) board;

b) president and vice presidents;

c) senate;

d) managing council;

e) university council;

f) academic unit council;

g) academic unit managing council;

h) department council;

i) Advisory or specialized committees or councils with necessary adequate numbers and type that may be established by the board, senate or university council.

2/ The composition, constitution, responsibilities, and decision-making process of governing bodies of academic units under paragraphs (f) to (h) of sub-article (1) of this Article shall be determined by the board following the request of the president.

45. Accountability, Duties and Responsibilities of the Board

1/ The board of public institution shall be accountable to the Ministry or, in case of an institution under a state, to the appropriate organ of the state government.

2/ The board of a public institution shall be the supreme governing body of the institution and it shall have the responsibilities to:

a) supervise and ensure duties and responsibilities given to it by this Proclamation and other laws and that good governance prevails in the institution;

b) without prejudice to other provisions of this Proclamation, review; examine, approve and follow up the implementation of proposals of institution's strategic and annual plans, budget institutional reorganization, organizational annual plans, policies, administration and



የሚቀርቡለት ሃሳቦችን መርምሮ ማጽደቅና ተግባራዊነታቸውን መከታተል፤

ሐ) በሚኒስትሩ የሚወጣውን መመሪያና መሰፈርት መነሻ በማድረግ የፕሬዚዳንት ምርጫን በበላይነት በመምራት እጩዎችን ለሹመት እንደአግባብነቱ ለሚኒስትሩ ወይም ለክልሉ አካል ማቅረብ፤

መ) ሚኒስትሩ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት የፕሬዝዳንቱን ምክረ ሀሳብ ጨምሮ በውድድር ተመርጦ የቀረበን ምክትል ፕሬዚዳንትን ይሾማል፤

ሠ) በፕሬዚዳንቱ በሚቀርብ ሃሳብ ላይ በመመስረት የሴኔት አባላት እና የአካዳሚክ ኃላፊዎች እንዳግቡ የሚታጨበት፣ የሚመረጡበትና የሚመደቡበት ስርዓትና የአገልግሎት ዘመናቸውን የተመለከተ መመሪያ ያወጣል፣ በትክክል መተግበሩን ይከታተላል፤

ረ) አግባብነት ያላቸው ሕጎች ተፈጻሚነት እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ምክትል ፕሬዚዳንት ኃላፊነቱን በመወጣት ረገድ ከፍተኛ የሆነ ድክመት ካሳየ ከኃላፊነት ማሰናበትን ጨምሮ የዲሲፕሊን እርምጃ መውሰድ፣ ፕሬዝዳንቱን የሚመለከት ሲሆን ደግሞ ሚኒስትሩን በማማከር እርምጃ እንዲወስድ ማድረግ፤

ሸ) የተቋሙ ሌሎች አመራር አካላት ከባድ የህግ መጣስ ተግባር በሚፈጽሙበት ጊዜ ወይም ከባድ የሆነ የገንዘብ ብክነት ስለመከሰቱ ጥርጣሬ ካለ ወይም በርግጥ ተከስቶ ከሆነ በራሱ ስልጣን ክልል ተገቢውን የመፍትሔ እርምጃ መውሰድና ወዲያውኑ ለሚኒስቴሩ ሪፖርት ማቅረብ፤

ቀ) ተቋሙን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ መረጃ የመጠየቅና የማግኘት እና ለሚኒስቴሩ የሚያስፈልግ ከሆነም ሪፖርት ማድረግ፤

በ) አሰፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በተቋሙ ማቋቋሚያ ሕግ ላይ የማሻሻያ ሃሳብ ለሚኒስቴሩ ማቅረብ፤ ለከፍተኛ ትምህርት ዕድገት በሚጠቅሙ ማናቸውም ጉዳዮች ላይ በአጠቃላይና የተቋም አስተዳደር ላይ በተለይ

academic programs, performance reports and financial statements and internal regulations of the institution;

c) based on the directive drawn by the Ministry nominate the president on merits for appointment as may be appropriate by the Ministry or the state body;

d) based on the rules drawn by the ministry nominate and appoint the vice president on merits;

e) issue A directive, upon the advice of the president, regarding qualification requirements and procedures of nomination and appointment procedures and terms of office academic officers as well as members of the senate; and monitor the propriety of its implementation;

f) take, without prejudice to the applicability of other relevant laws, any disciplinary action, including removal from office, against any vice president in the event of serious failure to discharge his responsibility; in the case of the president, consult with the Ministry for measures to be taken;

g) take remedial measures within its own competence and report promptly to the Ministry in the event of serious breaches of the law by the institution's other governing bodies or in the event the danger of serious financial loss is suspected or has actually happened;

h) request and obtain information on matters concerning the institution and report the same if particularly important to the Ministry;

i) submit proposal as may be necessary to the Ministry for the amendment of Institution's establishment law establishing the institution as well as advise it on all matters of importance to



ሆኖ የተቋሙን አቅም ግምት ውስጥ ያስገቡ ይሆናሉ።

፵፮. ስለ ቦርዱ አባላትና ምልክተ ጉባኤ

፩/ ቦርዱ ሰብሳቢውን ጨምሮ በድምጽ የሚላተፉ ሰባት አባላት ያሉት ሆኖ የፆታ ስብጥርን የጠበቀ ይሆናል፤ የተቋሙ ፕሬዝዳንት ደምጽ የማይሰጥ የቦርዱ አባልና ሀሀሬ ይሆናል።

፪/ ሚኒስቴሩ የቦርድ ሰብሳቢውን እና ሶስት አባላቱን በቀጥታ በራሱ መርጦ እንዲሁም ሦስት የቦርድ አባላትን ከዩኒቨርሲቲው ጋር በመመካከር ይሾማል።

፫/ ለቦርድ አባላት መሾም የሚችሉት በኃላፊነት ቦታዎች ላይ ያሉ ወይም ያገለገሉና በተለይ በማስተማር ወይም በምርምርና በግል ስብዕናቸው የታወቁ ግለሰቦች፣ በማህበረሰባዊ አገልግሎት ተሞክሮ ያላቸው ወይም እውቀታቸው ልምዳቸውና አትኩሮታቸው ለከፍተኛ ትምህርት አላማዎች በአጠቃላይና ለተቋሙ ተልዕኮዎች መሳካት በተለይ አስተዋጽኦ ለማበርከት የሚያስችላቸው የተቋሙ ምርትና አገልግሎት ተጠቃሚዎች ተወካዮች ይሆናሉ።

፬/ ቦርዱ በራሱ ውሳኔ ማንኛውንም ሰው በአስረጃነት በስብሰባዎቹ ሊያሳትፍ ይችላል።

፭/ አምስት ደምጽ የሚሰጡ የቦርዱ አባላት ሲገኙ ምልክተ ጉባኤ ይሆናል። ሆኖም ጊዜ የማይሰጥ ሁኔታ ሲያጋጥም በአራት ደምጽ የሚሰጡ አባላት ምልክተ ጉባኤ እንደተሟላ ተደርጎ ስብሰባውን ማካሄድ የሚቻል ሲሆን አራት ተሳታፊዎች በሚያካሂዱት ስብሰባ እኩል ደምጽ ካገኙ ሰብሰቢው ያለበት ተቀባይነት ይኖረዋል። ቦርዱ ይህንን ሁኔታ በተመለከተ በአሰራር ስነ ስርዓት ደንቡ ላይ በግልጽ ይደነግጋል።

፮/ የቦርዱ ሰብሳቢ ጊዜ በተቆረጠለት ስብሰባ ላይ መሳተፍ የማይችል ከሆነ በስብሰባው ላይ የተገኙ አባላት ስብሰባውን የሚመራ ሰብሳቢ ከመካከላቸው በመምረጥ የስብሰባውን አጀንዳ ይፈጽማል።

institution, and shall be covered by the institution.

46. Composition and Quorum of the Board

1/ The board shall be composed of seven voting members and shall maintain gender balance. The president of the institution shall be a non-voting member and secretary of the board.

2/ The Ministry shall select and appoint the board chairperson and three additional members directly and the remaining three in consultation with the university.

3/ The members to be nominated shall be past or present holders of responsible positions and notable personalities especially in teaching or research and in integrity, or be representatives of the customers of the products and services of the institution and whose exceptional knowledge, experience and commitment are such as to enable them to contribute to the attainment of the mission of the institution and the objectives of higher education generally.

4/ The board at its discretion may invite any resource persons to any of its sessions.

5/ The board shall have a quorum when five of the voting members attend; provided however, that in the event of urgency, the board shall conduct its sessions with a quorum of four voting members in which case the side with the chairperson will be taken as the decision of the board when there is equal votes of two. The board shall specify in its rules of procedures the circumstances under which this provision may apply.

6/ In the event the chairperson may not attend a scheduled session, the attending members shall choose a chairperson from among the attending members for that particular session and execute the



ሚኒስትሩ ለቦርዱ አሰራር ቅልጥፍና ሲባል አንዱን አባል በምክትል ሰብሳቢነት ሊሰይም ይችላል።

፮/ ቦርዱ በጉዳዮች ላይ ውሳኔ የሚያሳልፈው በአብላጫ ድምፅ ይሆናል፤

፵፯. ስለ ቦርዱ ስብሰባዎች

፩/ ቦርዱ በአመት ቢያንስ አራት መደበኛ ስብሰባዎችን ያደርጋል።

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ እንደተጠበቀ ሆኖ ቦርዱ በሰብሳቢው ጥሪ ወይም ድምጽ የመስጠት መብት ካላቸው አባላት አንድ ሶስተኛው በሚጠይቁበት ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባ ሊያደርግ ይችላል።

፫/ ፕሬዚዳንቱ የቦርዱ ሰብሳቢ ስምምነትን በማግኘት አስቸኳይ ስብሰባ እንዲጠራ ማድረግ ይችላል፤

፬/ የቦርድ የሰራ አፈጻጸም ግምገማ በየሩብ ዓመቱ የሚካሄድ ሆኖ፡-

ሀ) ፕሬዝዳንቱ ተሳትፎ በሚያደርግበት ድምጽ የመስጠት መብት ባላቸው አባላት በገገ ስብሰባ ይካሄዳል፤

ለ) የቦርዱ ሰብሳቢ የግምገማውን ውጤቶች በየወቅቱ ለሚኒስቴሩ ሪፖርት ያደርጋል።

ሐ) ቦርዱ ግምገማውን መቼና እንዴት እንደሚካሄድ ይወስናል፤ ሆኖም በአመት ቢያንስ አንድ የክትትል ግምገማና አንድ የማጠቃለያ ግምገማ ማድረግ ይኖርበታል።

፭/ ቦርዱና ሚኒስቴሩ በዓመት ሁለት ጊዜ የጋራ የሆነ መደበኛ የስብሰባ መድረክ ያካሂዳሉ።

፮/ የቦርዱ ሰብሳቢ ሁሉም የቦርዱ ስብሰባዎች በቂ ዝግጅት የተደረገባቸው መሆኑን፤ በበቂ ሁኔታ በሰነድ መያዛቸውን፤ ሰነዶቹ በጥንቃቄ መጠበቃቸውን እና ቦርዱ በሚያዘው መሰረት ውሳኔዎቹ በትክክል ለሚመለከታቸው መተላለፋቸውን ማረጋገጥ ይኖርበታል።

፵፰. የቦርድ አባልነት መቋረጥ

session's agenda The Minister may assign one of the members as a deputy chair person to creat conducive working condition to the board.

7/ The board shall resolve matters by simple majority votes.

47. Sessions of the Board

1/ The board shall conduct at least four regular sessions in a year.

2/ Without prejudice to sub-article 1 of this Article, the board may hold extra-ordinary sessions at the request of its chairperson or one-third of its voting members.

3/ The president may cause through the chairperson extraordinary sessions to be held ;

4/ The board conducts its performance evaluation quarterly and:-

a) the performance evaluation of the board shall be conducted in a closed meeting of the voting members, with the president of the institution attending and contributing to the evaluations.

b) The board chairperson shall submit regularly the results of the evaluation to the Ministry.

c) The board shall determine when and how to conduct its performance evaluations; provided however, that it shall have annually at least one monitoring evaluation and one summative evaluation.

5/ The Ministry and board chairpersons shall hold biannual joint forums.

6/ The board chair shall generally ensure that all board sessions are well-prepared for, regularly held, properly documented, and that the documentation is kept in order, and the results are effectively communicated as directed by the board.

48. Termination of Board Membership

Membership of the board may be terminated by:



የቦርድ አባልነት በሚከተሉት ምክንያቶች ሊቋረጥ ይችላል፦

- ፩/ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት የአገልግሎት ዘመኑ ሲያበቃ፤
- ፪/ በፍቃደኝነት ከአባልነት በመልቀቅ፤
- ፫/ በሞት፣ በህመም ወይም በከባድ ወንጀል ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘት፤
- ፬/ በከባድ የዲሲፕሊን ጥፋት፣ በችሎታ ማጣት ወይም በስብሰባዎች ላይ ያለ ፈቃድ በተከታታይ ለሦስት ጊዜ ያለመገኘት፣ ድክመት ማሳየት ወይም ባለመቻል፤
- ፭/ ሚኒስቴሩ ቦርዱን ሙሉ በሙሉ ለመቀየር ወይም በከፊል ለመለወጥ ውሳኔ ላይ ሲደርስ።

፵፱. ስለ ሴኔት

የቦርዱ ኃላፊነት እንደተጠበቀ ሆኖ ሴኔት የአካዳሚክ ጉዳዮችን በሚመለከት መሪ አካል በመሆን የሚከተለው ኃላፊነት ይኖረዋል።

- ፩/ የተቋሙን የትምህርት ዘመን መወሰን፤
- ፪/ የተቋሙ የአካዳሚክ ፕሮግራሞች አከፋፈትን በመመርመር በፕሬዚዳንቱ አማካኝነት ለውሳኔ ለቦርዱ ማቅረብ፣ ስርዓተ ትምህርቶችን መወሰን፤ የትምህርት ክፍሎች የሚሰጡትን ትምህርት እና የሚካሄዱትን ምርምር ጥራትና አግባብነትን ለማረጋገጥ እንዲችሉ መምራትና አቅጣጫን ማስያዝ፤
- ፫/ በዚህ አዋጅ መሰረት የትምህርትና ምርምር ጉዳዮችን በሚመለከትና የአካዳሚክ ማህበረሰቡ የሚተዳደርበትን የውስጥ ደንብ በማውጣትና ስለ መከበሩም መከታተል፤
- ፬/ ደግሞ የሚሰጥበት ወይም የሚሰረዝበት ሁኔታዎችን መወሰን፤
- ፭/ በመንግስት ተቋሙ ስር ስላሉት የትምህርት ክፍሎች መከፈት፤ መዘጋት ወይም መዋሃድ በፕሬዚዳንቱ በሚቀርብለት የውሳኔ ሃሳብ መሰረት መርምሮ ማጽደቅ፤

- 1/ expiry of the term of office, as may be determined in the directive to be issued by the Ministry;
- 2/ resignation;
- 3/ death, illness or conviction of serious criminal offence;
- 4/ severe misconduct, incompetence, or serious failure or inability to attend three consecutive board sessions with out permission;
- 5/ decision by the Ministry to reform the board in whole or in part.

49. The Senate

The senate, being the leading body of the institution for academic matters and without prejudice to the responsibilities of the board, shall have the responsibilities to:

- 1/ determine the academic calendar of the institution;
- 2/ accredit academic programs with the consensus of the board and the ministry; accredit curricula and supervise and guide academic units to ensure the relevance and quality of education and research;
- 3/ legislate and ensure proper implementation of the institution's internal statutes related to all academic and research matters in accordance with this Proclamation;
- 4/ determine conditions on which degrees are awarded or revoked;
- 5/ examine and approve recommendations by the president in respect of opening, closure or merger of academic units under the public institution.



- ፮/ ተቋም አቀፍ የትምህርት አግባብነትና ጥራት ማሳሰቢያና የተማሪዎች ምዘና ስርዓትን ማውጣት፤
- ፯/ የፕሮፌሰርነት ማዕረግ እድገት የሚያስጥ ሆኖ ሲያገኘው በመረጃ አስደግፎ የውሳኔ ሀሳብ ለቦርዱ ማቅረብ፤
- ፰/ የረዳትና የተባባሪ ፕሮፌሰር እድገት ላይ በአግባቡ መርምሮ ልዩ መስጠት፤
- ፱/ የሴኔት ኮሚቴዎች ብዛት፣ አባልነት፣ ኃላፊነትና አሰራርን መወሰን፤
- ፲/ በፕራዝዳንቱ በሚቀርበው የውሳኔ ሃሳብ መሰረት በተቋሙ እውቅና ሲሰጣቸው የሚነባ ልዩ አስተዋጽኦ ላስመዘገቡ ሰዎች ማክሰር ዲግሪ ወይም ሌሎች ሽልግዎችን በፕላን መሰረት ተመልክሎ ሲቀርብለት መስጠት፤
- ፲፩/ በተቋሙ ማቋቋሚያ ላይ የሚሰጠውን ሌላ ኃላፊነት ወይም በፕራዝዳንቱ የሚመራሉትን ጉዳይ ማከናወን።

፯. የሴኔት አባላት

- ፩/ የሴኔት አባላት ሁኔታ የአገልግሎት ዘመን እና የአባላት ቁጥር በመንግሥት ተቋም ማቋቋሚያ ህግ ይወሰናል።
- ፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገው ቢኖርም ከሴኔቱ አባላት ቢያንስ አብላጫው አባላት በፕራዝደንቱ የሚመረጡ ሆነው ለኃላፊነቱ የሚመጡና በተቋሙ ውስጥ በተነፃፀሪ ረጅም አገልግሎት ያላቸው አካዳሚክ ሰራተኞች ይሆናሉ።
- ፫/ ፕራዝደንቱ የተቋሙ የአካዳሚክ ማህበረሰብ በተገቢ ሁኔታ በሴኔቱ ውስጥ መወከልን ያረጋግጣል፤ የሴኔቱ ስብሰባዎችን በሰብሳቢነት ይመራል።
- ፬/ ለአረፃዎም ውጤታማነት ሲባል በሴኔቱ አባልነት እና የአባላቱ ብዛት እንዲሁም የሰራ ዘመን ለውጥ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በፕራዝደንቱ ምክር መሰረት ቦርዱ ማካኛያ ማድረግ ይችላል።

፯፩. የሴኔት ስብሰባዎች

- 6/ determine an institution-wide framework for quality enhancement and student assessment;
- 7/ recommend to the board promotions of academic staff to the rank of professor.
- 8/ approve and promote academic staff to the rank of assistant and associate professor;
- 9/ decide on the type, number, membership, and responsibilities of the senate's committees;
- 10/ award honorary degrees and other academic prizes to persons with outstanding achievements meriting recognition by the institution, upon request by the president;
- 11/ perform other responsibilities which may be given to it in the establishing law of the institution or may be referred to it by the president.

50. Members of the Senate

- 1/ Membership and the number of members of the senate and their terms of office shall be determined by the establishing law of the public institution.
- 2/ notwithstanding to the provisions of sub-article (1) of this Article, at least the majority of the members of the senate shall be meritorious and senior members of the academic staff appointed by the president.
- 3/ The president shall chair the senate and ensure that the institution's academic community is appropriately represented in its membership.
- 4/ The Board of a public institution may, upon advice by the president, change or modify senate membership, number and terms of office, as necessary and consistent with good practice, but solely to ensure that it shall be fit for purpose.

51. Sessions of the Senate



፩/ሴኔት የአባላቱን ዲሲፕሊን ጨምሮ የራሱን መደበኛና አስቸኳይ ስብሰባዎችን ሁኔታ በሚያወጣው የውስጥ ደንብ ይወስናል።

፪/ሴኔቱ ፕሬዚደንቱ ወይም ቦርዱ ሲጠይቅ ወይም ከአባላቱ አንድ ሶስተኛው ሲጠይቁ አስቸኳይ ስብሰባ ሊያካሂድ ይችላል።

፫/ ከሴኔት አባላት ግማሽ በላይ በስብሰባው ላይ ከተገኙ ምልአተ ጉባኤ ይሆናል። የሴኔት ውሳኔዎች በአብላጫ ድምጽ ይተላለፋሉ፤ ድምጽ እኩል በእኩል ከተከፈለም ሰብሳቢው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል።

፬/ ሴኔት በኃላፊነቱ መሰረት የትምህርት ክፍሎችን የኮሚቴዎችን እና እንደ አካል የራሱን የሥራ አፈፃፀም ይገመግማል። የግምገማው ውጤት በፕሬዚደንቱ አማካኝነት ለቦርድ ይቀርባል።

፭/ ሴኔቱ በማንኛውም ስብሰባው ለስራ አስፈላጊ ናቸው ያላቸውን የሥራ ክፍሎችን ወይም ግለሰቦችን በአስረጃነት ሊያሳትፍ ይችላል።

ስለ መንግስት ተቋም ፕሬዚደንት እና ምክትል ፕሬዝዳንት
፳፪.፹-መትና የሥራ አፈፃፀም ግምገማ

፩/የተቋም ፕሬዚደንት በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፵፭ ንዑስ አንቀጽ (፪) ፊደል ተራ (ሐ) መሰረት ቦርድ አወዳድሮ ከሚያቀርባቸው እጩዎች መካከል እንደ አግባቡ በሚነሱት ወይም በሚመለከተው የክልል አካል ይሾማል።

፪/የፕሬዚደንትነት የኃላፊነት ቦታ በቦርዱ በሚሰየም አካል በይፋ ለተወዳዳሪዎች ይገለጻል።

፫/ለመንግስት ተቋም ምክትል ፕሬዚደንቶች በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፵፭ ንዑስ አንቀጽ (፪) ፊደል ተራ (መ) መሰረት በይፋ ተወዳዳሪዎች ተጋብዞ የተሻለ ብቃትና ዝግጁነት ያለው ተመርጦ በቦርዱ ይሾማል።

፬/የመንግስታዊ ተቋም እጩ ፕሬዚደንት እና ምክትል ፕሬዚደንቶች የአካዳሚክ መሪነት እና የአስተዳደር ክህሎት ያላቸው እንዲሁም ለተቋማዊ ለውጥና እድገት ዝግጁ የሆኑና ህገ መንግስቱን እና የመንግስት

- 1/ The senate shall determine its regular and extraordinary sessions in its own internal regulations, which shall also include disciplinary rules of its members.
- 2/ The senate may hold extraordinary sessions upon the request of the president, the board or one-third of its members.
- 3/ The senate shall have a quorum when more than half of its members attend and shall make decisions by simple majority votes, and in case of a tie, the chairperson shall have a casting vote.
- 4/ The senate, consistent with its mandate, shall devote some of its sessions to evaluations of the academic performance of the academic units, of its committees, and its own performance; and the results of the evaluations shall be duly communicated by the president to the board.
- 5/ The senate at its discretion may invite resource persons or academic staff it deems necessary to any of its sessions.

52. Appointment and Performance Evaluation of President and Vice Presidents of a Public Institution

- 1/ The president shall be appointed by the Minister or by the head of the appropriate state organ, as the case may be, from a short list of nominees provided by the board in accordance with sub-article (1)(c) of Article 45 of this Proclamation.
- 2/ The position of the president shall be publicly advertised by a body designated by the board.
- 3/ The vice presidents of a public institution shall be appointed based on merit and through competition by the board in accordance with sub-article (1) (d) Article 45 of this Proclamation.
- 4/ The candidate president and vice president of a public institution shall have, among others, commendable academic leadership and managerial ability as well as demonstrable commitment to



ፖሊሲዎች የተቀበሉ መሆን ይኖርባቸዋል።

፭/የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፬) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የውድድር እና የምርጫ ስነ ስርዓት ዝርዝር መመሪያ በሚኒስትሩ ይወጣል።

፮/የመንግስት ተቋም ፕሬዚዳንት የሥራ ዘመን ፮ ዓመት ሲሆን የምክትል ፕሬዚዳንት ፬ ዓመት ይሆናል፤ ሆኖም የዚህ አዋጅ ሌሎች ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው በድጋሚ ሊሾሙ ይችላሉ።

፯/ቦርዱ የፕሬዚደንቱን እና የምክትል ፕሬዚደንቶቹን የሥራ አፈፃፀም የክትትል ግምገማ በአመት 2 ጊዜ እንዲሁም ጥልቀት ያለው ግምገማ ደግሞ በየ ፫ ዓመቱ ፕሬዚደንቱ እና ምክትል ፕሬዚደንቶቹ በተገኙበት እና ያለ ድምጽ በሚሳተፉበት ሁኔታ ያካሂዳል።

፰/ማንኛውም ሰው ከ፩፻፹ ቀናት በላይ ተጠባባቂ ፕሬዚደንት ወይም ተጠባባቂ ምክትል ፕሬዚደንት ሆኖ መቆየት አይችልም። በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ በሚኒስትሩ ልዩ ውሳኔ ካልተሰጠ ቋሚ እንደሆነ ይቆጠራል።

፱/የመንግስት ተቋም ፕሬዚደንት ኃላፊነት

፩/ የቦርዱ ኃላፊነት እንደተጠበቀ ሆኖ የመንግስት ተቋም ፕሬዚደንት የተቋሙ ዋና ስራ አስፈፃሚ በመሆን የሚከተሉት ኃላፊነቶች ይኖሩበታል፡-

- ሀ) ተቋሙ የሥራ ድርሻውን እና ተልዕኮን ለማሳካት ይችል ዘንድ ተቋሙን ይመራል ያስተዳድራል።
- ለ) የተቋሙን አካላት እና ማህበረሰብ የከፍተኛ ትምህርት አላማዎችና የተቋሙን መሪ እሴቶች ማክበራቸውን ያረጋግጣል።
- ሐ) የዚህ አዋጅ እና የሌሎች በተቋሙ ላይ ተፈፃሚ የሚሆኑ ህጎች ድንጋጌዎች መከበራቸውን ያረጋግጣል።
- መ) ተቋሙ አገሪቱ በምትፈልገው መጠን እና አይነት ከፍተኛ ጥራት ወይም ብቃት ያላቸው ምሩቃንን

institutional change and development and to the Constitution and government policies.

5/ Without prejudice to the provisions of sub article (4) of this Article, the details of the competition and selection procedure shall be determined by a directive to be issued by the Minister.

6/ The terms of office of the president of a public institution shall be six years and of the vice president four years; provided however, that and without prejudice to other provisions of this Proclamation, they may be reappointed.

7/ The board shall make monitoring reviews on the performance of the president and vice presidents bi-annually and comprehensive in depth reviews every three years in the presence and with the participation of the president and the vice presidents with out voting.

8/ No person shall hold the position of acting president or acting vice- president for a period of more than 180 days. Unless otherwise a special decion is passed by the Minister, he holds the position as permanent.

53. Responsibilities of the President of a Public Institution

1/ The president of a public institution shall be the chief executive officer of the institution and, without prejudice to the responsibilities of the board, shall have the responsibilities to:

- a) direct and administer the public institution with the aim of ensuring the achievement of its mission;
- b) ensure that organs of the institution and its community uphold the objectives of higher education and guiding values of the institution;
- c) ensure that the provisions of this Proclamation and of other laws applicable to the institution are respected;
- d) ensure that the institution prepares high quality graduates in as many numbers and fields consistent



ማፍራቱን ያረጋግጣል።

- ሠ) መማር ማስተማር የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት አሰጣጥን የሚያበረታታ አመቺ ተቋማዊ ሁኔታን ይፈጥራል፤ በቀጣይነት ይገነባል።
- ረ) የተቋሙ የምርምር እና የማማከር ተግባራት ሁሉ ቅድሚያ በሚሰጣቸው ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መደረጋቸውን ያረጋግጣል።
- ሰ) ተቋሙ ተልእኮውን ለማሳካት በሀገሪቱ ፖሊሲ መሰረት ከአለም አቀፍ እንዲሁም ከፌዴራል እና ከክልል ተቋማት አግባብነት ካላቸው ሌጅንሲዎች፣ ከንግድ እና ኢንዱስትሪ ድርጅቶች እንዲሁም ማህበራት ጋር በሰላቂነት ግንኙነት እንዲፈጠር ያደርጋል።
- ሸ) ተቋሙ ከአገራዊና አለም አቀፋዊ እድገቶች ጋር እኩል የሚረመድ እና በትምህርት በስልጠናና በምርምር በማማከር እና በማህበረሰብ አገልግሎቶች የአገሪቱ ፍላጎት ለማርካት በሚያስችለው ደረጃ የሚገኝ መሆኑን ያረጋግጣል።
- ቀ) ተቋሙ በሰው ኃይል፣ በአደረጃጀቱ እና በአሰራሩ ለተቋሙ ተልዕኮ የሚመጥን ብቃት ያለው የውስጥ አመራር እና አስተዳደር ስርዓት እንዲኖር ያደርጋል።
- በ) በትምህርት እና ምርምር አግባብነት እና ጥራት፣ በተቋማዊ ነፃነት እና ተጠያቂነት፣ በአገልግሎት አሰጣጥ ውጤታማነት እና በወጪ ቆጣቢነት መርዎች ላይ በመመስረት የትምህርት ክፍሎች አደረጃጀትን በሌክቱ አስገምግሞ ለቦርዱ አቅርቦ ያስወስናል፤ ሲፈቅድም በተግባር ላይ ይውላል።
- ተ) የቅጥርና ኃላፊነት ቦታዎች በውድድር የሚያዙ መሆናቸውን እና ከኃላፊነት መነሳትም በስራ አፈፃፀም ግምገማ እና በዲሲፕሊን ጉዳይ ብቻ ላይ ተመስርቶ መሆኑን ያረጋግጣል።
- ቸ) የተቋሙ የትኩረት አቅጣጫ ደንብና መመሪያዎች እና የአሰራር ስርዓት አግባብነት ባለው የመንግስት ፖሊሲ የዚህ አዋጅ ድንጋጌዎችና አግባብነት ባለው

- with the needs of the country;
- e) create and continuously build a conducive institutional environment stimulating teaching-learning, research and community services;
- f) ensure that the institution's research and consultancy activities focus on national priorities;
- g) ensure that the institution in the pursuit of its mission is perpetually connected internationally as well as with federal and state institutions, relevant agencies and business and industrial organizations, and associations;
- h) ensure that the institution always keeps abreast national and international developments and positions itself to respond effectively to the country's needs in education, training, research consultancy and community services.
- i) ensure that the institution has a capable system of internal leadership and management in its human resource, organization and performance;
- j) determine and implement, upon the consent of the senate and approval by the board, academic unit- and- department level governing bodies and structures guided by the principles of relevance and quality of education and research, autonomy, efficacy and efficiency of service delivery;
- k) ensure that employment and official positions are achieved through competition and that removal from office is based on performance evaluation and disciplinary matters.
- l) ensure that strategic needs policies, directives and procedures of the institution are designed in conformity with the provisions of this Proclamation.



ሌላ ወጪ መሰረት መቀረፃቸውን ያረጋግጣል።

ጎ) ተቋማዊ ያደረጁ መለኪያዎችን ያዘጋጃል፤ የተቋሙ የአካዳሚክ እና የአስተዳደር ስራዎች በውጤት መለኪያዎች መሰረት መፈጸማቸውን ያረጋግጣል።

ገ) የተቋሙን ዝቢና ወጪ በትክክል የሚያሳይ የሂሳብ መዝገብት መያዛቸውን ያረጋግጣል።

ሃ) የሲኔት፣ የአስተዳደር ካውንስል እና የዩኒቨርሲቲ ካውንስል ስብሰባዎች በበቂ ዘግጅት እና ወቅታቸውን ጠብቀው መካሄዳቸውን፣ በበቂ ፀኒታ መመዝገባቸውን እና ቀለ ጉባኤዎቹ መጠበቃቸውን በተያያዥ ላይ የሚደረገው ውይይት ፀላንም የሌለው መሆኑን እና የሲኔት ውሳኔዎች ለሚመለከታቸው በትክክል መተላለፋቸውን እና መተግበራቸውን ያረጋግጣል።

አ) በተቋሙ ውስጥ ወይም በተቋሙ እና በሦስተኛ ወገኖች መካከል የሚነሱ አለመግባባቶችን የተቋሙን ተልእኮ እና ጥቅሞች ለማሳካት አኳያ በሰላማዊ እና በጋራ መንገድ እንዲፈቱ ያደርጋል።

ከ) የተቋሙ እንቅስቃሴ እና መሰረታዊ ግንኙነቶች በተገቢው የመረጃ ስርዓት መመዝገባቸውን መረጃ በአግባቡ መጠበቅ እና ለዐርዱ፣ ለተቋሙ ማኅበረሰብ፣ መንግስት እና አግባብነት ላላቸው ተደራሽ መሆኑን ያረጋግጣል።

ኸ) የተቋሙን የረጅምና የአጭር ጊዜ አቅድ እና በጀት ያዘጋጃል ሲፀድቁም ያስፈጽማል።

ወ) የተቋሙ ምድረ ግቢ ህይወት እና ንብረትን ለመጠበቅ የሚያስችል አስተማማኝ የአደጋ መከላከያ እና የጥበቃ ስርዓት እንዲገነባ ያደርጋል።

ዐ) የተቋሙ ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚያደርገው ማንኛቸውም ግንኙነት ተቋሙን ይወክላል።

other pertinent laws and government policies;

m) develop and implement institutional standards and ensure that the academic and administrative operations of the institution are on the basis of the standards;

n) ensure that the institution maintains books of accounts that show proper incomes and expenditures;

o) ensure that senate, administrative and university council's sessions are well-prepared for and held regularly; properly documented and the documentation kept in order, and are exhaustive in the discussion of issues; and that senate decisions are properly communicated and implemented.

p) resolve by peaceful and legal means all disputes with in the institution and disputes the institution may have with third parties, in pursuit of the institution's mission and best interests;

q) ensure that all fundamental operations and substantive transactions of the institution are appropriately documented in text and data form as appropriate and that the information is, without prejudice to institutional interests, appropriately and readily accessible to the board, community of the institution, government and other relevant bodies.

r) prepare institution's short term and long term plans and budget, and ensure their implementation upon approval;

s) build and maintain a reliable safety and security system that protects life and property in the premises of the institution;

t) represent the institution in all its dealings with third parties.



ዘ) በተቋሙ ስም የባንክ ሂሳብ ይክፍታል ያንቀሳቅሳል።

ዘ) እንደ አስፈላጊነቱ ለምክትል ፕሬዚዳንቶች እና አግባብነት ላላቸው የአካዳሚክ ክፍሎች ኃላፊዎች ኃላፊነቱን በውክልና ሊሰጥ ይችላል።

የ) የውጪ ጉዞዎቹን በታቀዱ እና ለተቋም ባላቸው ፋይዳ ላይ የተመሰረተ መሆናቸውን ያረጋግጣል።

ደ) በተቋሙ ማቋቋሚያ ህግና በቦርዱ የሚሰጡት ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

፪/ ፕሬዚዳንቱ ሙሉ ጊዜውን ለቢሮ ስራዎች ያውላል፤ ለአገልግሎቱ ተገቢውን ደመወዝ እና ጥቅማ ጥቅሞች ያገኛል።

፫/ ፕሬዚዳንቱ በሁኔታዎች አስገዳጅነት ስራው ላይ በማይገኝበት ጊዜ የአካዳሚክ ምክትል ፕሬዚዳንቱ እሱን ተክቶ እንዲሰራ ይወከላል፤ የአካዳሚክ ምክትል ፕሬዚዳንቱ የማይገኝ ቢሆን ግን ሌላ ምክትል ፕሬዚዳንትን ሊወክል ይችላል።

፳. ስለ መንግስት ተቋም ምክትል ፕሬዚዳንት

፩/ በተቋም ማቋቋሚያ ህግ የሚሰጠው ኃላፊነት እንደተጠበቀ ሆኖ የመንግስት ተቋም ምክትል ፕሬዚዳንት የሚከተለው ኃላፊነት ይኖረዋል፡-

ሀ) ፕሬዝዳንቱ ኃላፊነቱን ይወጣ ዘንድ ማማከር እና ማገዝ፤

ለ) በፕሬዚዳንቱ የሚሰጡትን ተግባራት ማከናወን።

፪/ ማንኛውም የመንግስት ተቋም ቦርዱ እንደ ሁኔታው ከሚኒስቴሩ ወይም ከሚመለከተው የክልል አካል ጋር በመመካከር አስፈላጊ ናቸው ብሎ የሚወሰነውን ምክትል ፕሬዚዳንቶች ይኖራቸዋል።

፫/ ምክትል ፕሬዚዳንት አብዛኛውን የስራ ጊዜውን ለቢሮ ስራዎች ያውላል፤ ለአገልግሎቱ ተገቢውን ደመወዝ እና ጥቅማ ጥቅሞች ያገኛል።

፬/ በማንኛውም የመንግስት ተቋም ውስጥ ተባባሪ ምክትል ፕሬዚዳንት የሚባል አይኖርም።

u) open and operate bank accounts in the name of the institution.

v) delegate, as may be necessary, his powers and responsibilities to the vice presidents and appropriate heads of academic units;

w) ensure that his foreign travels are of value to the institution and planned;

x) Discharge such other responsibilities as may be given to him by the establishing law of the institution and by the board.

2/ The president shall devote full time to the requirements of his office; and shall be remunerated appropriately for his services in the form of basic salary and other benefits.

3/ In the case of absence from duty, the president shall delegate, as a standard practice, the academic vice president on his behalf and, in the case of simultaneous absence of the said vice president, any of the other vice presidents.

54. Vice President of a Public Institution

1/ The vice-president of a public institution, without prejudice to those responsibilities given to him under the establishing law of the institution, shall have the responsibilities to:

a) advise, assist and support the president in the exercise of his responsibilities;

b) exercise the responsibilities the president may entrust to him.

2/ Any public institution may have as many vice presidents as the Board determines in consultation with, as the case may be, the Ministry or the State Organ.

3/ Vice presidents shall devote most of the time to the requirements of their offices and shall be remunerated appropriately for their services in the form of basic salary and other benefits.

4/ There shall not be associate vice presidents in any



፶፭. ስለ ፕሬዚዳንትነት እና ምክትል ፕሬዚዳንትነት አገልግሎት መቋረጥ

፩/የመንግስት ተቋም ፕሬዚዳንት ወይም ምክትል ፕሬዚዳንት ከሚከተሉት ምክንያቶች በአንዱ ከኃላፊነቱ ሊሰናበት ይችላል፡-

- ሀ) በፍቃዱ ስራ በመልቀቅ፤
- ለ) በችሎታ ማጣት፣ በከባድ ጥፋት ፣ በሀመም ወይም በሞት ምክንያት የተሰናበተ ከሆነ፤
- ሐ) በፍቃድ ከ፩፻፹ ተከታታይ ቀናት በላይ ከስራ ከተለየ፤
- መ) ያለ ፍቃድ ከ ፵፮ ቀናት በላይ ከስራ ከተለየ ወይም
- ሠ) የአገልግሎት ጊዜው ሲያበቃ።

፪/በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) በተደነገገው መሰረት ከቦርድ በሚቀርብለት ሀሳብ መሰረት ወይም የቦርዱ ሀሳብ ባይቀርብም ተገቢ እርምጃ ነው ብሎ ካመነ እንደ አግባቡ ሚኒስትሩ ወይም የሚመለከተው የክልል አካል ኃላፊ ፕሬዚዳንቱን ከስራ ማሰናበት ይችላል።

፫/በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) በተደነገገው መሰረት ቦርዱ ምክትል ፕሬዚዳንትን ከኃላፊነት ሊያሰናብት ይችላል።

፬/በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ በሦስት ተከታታይ የክትትል ወይም በአንድ ጥልቅ የስራ አፈፃፀም ግምገማው የፕሬዚዳንቱ ወይም የምክትል ፕሬዚዳንቱ በኃላፊነት መቀጠል ተቋሙን ይጎዳል ብሎ ቦርዱ ካመነ እንደ አግባብነቱ ከኃላፊነቱ እንዲሰናበት እርምጃ ሊያስወስድ ወይም ሊወስድ ይችላል።

፶፮. የአስተዳደር ካውንስል

፩/ ፕሬዚዳንቱ ሌሎች አግባብነት ያላቸውን ኃላፊዎች ለመጨመር ያለው ስልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ ፕሬዚዳንቱ ምክትል ፕሬዚዳንቶቹ እና የተቋማዊ

public institution.

55. Termination of President and Vice President

1/ The president or vice president of a public institution may be relieved of his responsibilities by:

- a) resignation;
- b) release on grounds of incompetence, severe misconduct, illness or upon death;
- c) absence from duty for more than 180 consecutive days with official acquiescence.
- d) absence from duty for more than 45 days without official acquiescence;
- e) expiry of terms of office.

2/ The Minister or the head of the concerned state organ, as the case may be, may relieve the president of his post pursuant to the provisions of sub-article (2) of this Article and upon advice by the board, or without such advice if the Minister or the head of the concerned state organ is convinced that it is the right action to take.

3/ The board may relieve any vice president of his post, pursuant to the provisions of sub article (2) of this Article.

4/ Without prejudice to the provisions of sub article (1) of this Article, the board may, as the case may be, cause the removal or remove the president or any vice president if it determines, through three consecutive monitoring reviews or one in-depth review, his continuity in office would be injurious to the institution.

56. Managing Council

1/ Without prejudice to the power of the president to include, the president, the vice presidents, and the head of the office of institutional change , administrative council ,and student affairs' Director



ለውጥ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የአስተዳደር ካውንስሉ እና የተማሪዎች ጉዳይ ዳይሬክተር ዋናዎቹ አባላት ይሆናሉ፤ የአስተዳደር ካውንስሉ ሰብሳቢ ፕሬዚደንቱ ይሆናል።

፪/ የአስተዳደር ካውንስሉ በስትራቴጂክ ጉዳዮች እና ፕሬዚደንቱ በጋራ መታየት አለባቸው ብሎ በሚያምንባቸው ሌሎች ጉዳዮች ላይ ፕሬዚደንቱን ያማክራል እንዲሁም የተቋሙን እንቅስቃሴዎች የመከታተያ የማስተባበሪያና የመገምገሚያ መድረክ ሆኖ ያገለግላል።

፫/ የአስተዳደር ካውንስሉ ቢያንስ በወር ሁለት ጊዜ በመደበኛነት በታወቀ ቀንና ሰዓት መሰረት መደበኛ ስብሰባ ያደርጋል።

፬/ የአስተዳደር ካውንስሉ ስብሰባዎቹን የሚያካሂደው ከመደበኛ አባላቱ መካከል ከግማሽ በላይ በተገኙበት መሆን ይኖርበታል።

፭/ የአስተዳደር ካውንስሉ ስብሰባ ቃል ጉባኤ ፕሬዚደንቱ በሚመድበው ፀሐፊ መያዝ ይኖርበታል።

፮/ ፕሬዚደንቱ በአስተዳደር ካውንስሉ ስብሰባዎች ሃሳብ በግልጽና በነፃ መንሸራሸፍን ያረጋግጣል፤ የሃሳብ ልዩነት የተንፀባረቀ ከሆነ የተፎካካሪ ሃሳቦችን ተቀባይነት ከብደት ለመለየት ሲባል ፕሬዚደንቱ በጉዳዩ ላይ ድምጽ እንዲሰጥ ሊያደርግ ይችላል።

፯/ ከፕሬዚደንቱ ወይም ፕሬዚደንቱ ከሰየመው ሰው ውጪ ማንኛውም አባል የዮኒቨርሲቲ አስተዳደር ካውንስል ቃል አቀባይ ሆኖ ሊያገለግል አይችልም።

፰/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች በግል ተቋማት ላይም እንደ አግባብነቱ ተፈጻሚ ይሆናል።

፶፯. የዮኒቨርሲቲ ካውንስል

፩/ የዮኒቨርሲቲ ካውንስል በፕሬዚደንቱ ሰብሳቢነት የሚመራ ሆኖ የአስተዳደር ካውንስሉ ዋናዎቹ አባላት የአካዳሚክ ክፍሎች ኃላፊዎች፣ የሴኔት ቋሚ ኮሚቴ አባላት፣ የሥርዓተ ሥራ ክፍል ኃላፊ፣ የቤተ መጽሐፍት ዋና ኃላፊ ፣ ሬጂስትራር ክፍል ኃላፊ፣ ሌሎች ቁልፍ የአካዳሚክ መኮንኖች፣ የአገልግሎት

shall constitute the core members of the managing council; and the president shall chair the managing council.

2/ The managing council shall advise the president on strategic issues and on other cases that the president believes require collective examination as well as serve as a forum for monitoring, coordination, and evaluation of institutional operations.

3/ The managing council shall meet regularly at least twice a month on a regular day and time.

4/ The managing council shall hold and conduct its sessions with a majority of its core members present.

5/ Minutes of sessions of the managing council shall be taken by a secretary designated by the president.

6/ The president shall ensure free and open expression of views in managing the council's sessions. The president may order votes in case substantially competing opinions emerge to ascertain the weight of the competing opinions.

7/ No member other than the president or a person instructed by the president shall serve as a spokes person to the University administration Council.

8/ The provisions of this Article shall also be applicable, as appropriate, with respect to private institutions.

57. University Council

1/ The president shall chair the university council, and its members shall consist of the core members of the managing council, all deans, head of the gender office, directors, members of the senate standing committee, the chief librarian, the registrar, other key academic officers, service department heads, and, as it



ሰጪ ክፍሎች ኃላፊዎች ፣ በፕሬዚዳንቱ አቅራቢነት ቦርዱ በሚወሰነው መሰረት የጾታ ተዋጽዖ የተጠበቀ የአካዳሚክ ስራተኞች እና ተማሪ ተወካዮች ይሆናሉ።

፪/ የዩኒቨርሲቲ ካውንስል በተቋሙ ስትራቴጂክ ስቅድና ሪፖርት፣ በተቋማዊ ለውጥ ስራዎች፣ በጀት፣ አደረጃጀት እና መመሪያዎች የትምህርት ፕሮግራሞች የትብብር እና የግንኙነት ስምምነቶች በትምህርት ክፍሎች መከፈል ውይይትና መዘጋት እና በተቋሙ የአፈፃፀም ሪፖርቶች ላይ ሀሳብ በመስጠት ፕሬዚዳንቱን ያማክራል።

፫/ የዩኒቨርሲቲ ካውንስል መደበኛ የሰብሰባ ቀንና ሰዓት ፍርት ቢያንስ በየሃሳቡ ውሳኔ እንደ ጊዜ ይሰበሰባል።

፬/ በፕሬዚዳንቱ ፍቃድ ካልሆነ በስተቀር የዩኒቨርሲቲ ካውንስል ሰብሰባ ላይ መገኘት ግዴታ ነው፤ በፕሬዚዳንቱ ፍቃድ ካልሆነ በስተቀር አባልነት በውክልና ሊሰጥ አይችልም።

፭/ ፕሬዚዳንቱ በዩኒቨርሲቲ ካውንስል ሰብሰባ ሂደት ሃሳብን በነፃ ለመግለጽ የሚያበረታታ ዲሞክራሲያዊ ሁኔታ መኖሩን ያረጋግጣል። በካውንስሉ ውይይት ሰፊ የሃሳብ ልዩነት የተንፀባረቀ ከሆነ ተቀባይነት ሊኖረው የሚገባ ሃሳብን ለመለየት ሲባል ፕሬዚዳንቱ በጉዳዩ ላይ ድምጽ እንዲሰጥ ሊያደረግ ይችላል።

፮/ የአስተዳደር ካውንስሉ ፀሐፊ ድምጽ የማይሰጥ እና በውይይቱ ላይ የማይሳተፍ ፀሐፊ ሆኖ ለዩኒቨርሲቲ ካውንስል ያገለግላል።

፯/ ከፕሬዚዳንቱ ወይም ፕሬዚዳንቱ ከሰየመው ሰው ውጪ ግንኙነትም አባል የዩኒቨርሲቲ ካውንስል ቃል አቀባይ ሆኖ ሊያገለግል አይችልም።

፰/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው የዩኒቨርሲቲ ካውንስል የራሱን የአስተዳደር ደንብ ሊያውግ ይችላል።

፱/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደ አግባቡ በግል ተቋማትም ላይ ተፈፃሚ ይሆናሉ።

ንዑስ ክፍል ሁለት

shall be determined by the board upon the advice of the president, an appropriate number of academic staff and student representatives with appropriate gender mix.

2/ The university council shall advise the president by expressing its views on institutional strategic plans and budget report proposals regarding plans, budget, organizational structures, academic programs, agreements of cooperation, and on division, merger and closure of academic units as well as on performance.

3/ The university council shall meet at least once every three months on the day and time that shall be fixed.

4/ Attendance of university council sessions by members shall be mandatory. Membership shall not be delegated except in accordance with the permission of the president. Sessions may be held without a requirement for quorum.

5/ The president shall ensure a democratic atmosphere stimulating free expression of opinions and ideas in sessions of the university council. The president may order votes in case substantially competing opinions emerge to ascertain the weight of the competing opinions.

6/ The secretary of the managing council shall also serve as the non-voting and non consultative secretary of the university council.

7/ No member of the university council other than the president or a person nominated by the president shall serve as its official spokesperson.

8/ Without prejudice to the provisions of this article, the university council may adopt its own rules of procedures.

9/ The provisions of this Article shall also be applicable, as may be appropriate, with respect to private institutions.



ስለመንግስት ተቋማት መከፈል መዋሃድ፣ የስም ለውጥ እና መዘጋት
፶፰. የንግስት ተቋም መከፈል መዋሃድ ወይም የስም ለውጥ

፩/ አንድ የመንግስት ተቋም እንደ አግባብነቱ በሚኒስቴሮች ምክር ቤት በሚወጣ ደንብ ወይም በሚመለከተው ክልል በሚወጣ ህግ መሰረት ወደ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የመንግስት ተቋማት ሊከፈል ወይም ከሌላ መንግስት ተቋም ጋር ሊዋሃድ ወይም ስሙ ሊለወጥ ይችላል።

፪/ የመንግስት ተቋም መከፈል መዋሃድ ወይም የስም ለውጥ የሚከናወነው የዚህ አዋጅ እና የሌሎች አግባብነት ያላቸው ህጎች ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ይሆናል።

፶፱. የመንግስት ተቋም መዘጋት

፩/ አንድ አግባብነቱ በሚኒስቴሮች ምክር ቤት ወይም በሚመለከተው የክልል አካል ውሳኔ የመንግስት ተቋም እንዲዘጋ ማድረግ ይቻላል።

፪/ የመንግስት ተቋም መዘጋት በተገቢው ሚዲያ ይፋ መደረግ አለበት።

፷. ስለ መብት እና ግዴታ መተላለፍ

፩/ የመንግስት ተቋም በዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች መሰረት ለሁለት ወይም ከዚያ በላይ ለሆኑ የመንግስት ተቋማት የተከፈለ ከሆነ መብቶቹ እና ግዴታዎቹ ለአዲሶቹ ተቋማት ይተላለፋሉ። እያንዳንዱ አዲስ ተቋም ከነጻ ሁኔታ ተቋም የሚተላለፍለት መብት እና ግዴታ መጠን መከፈሉን በተወሰነበት የሚኒስቴሮች ምክር ቤት ደንብ ወይም የክልሉ ህግ ይወሰናል።

፪/ በዚህ አዋጅ መሰረት የተዋሃዱ ተቋማት መብት እና ግዴታ ለአዲሱ ተቋም ይተላለፋሉ።

፫/ በዚህ አዋጅ መሰረት የተከፈለው ወይም የተዋሃዱት መንግስት ተቋማት ህጋዊ ሰውነታቸውን አዲሶቹ ተቋማት በህግ ከተቋቋሙበት ቀን ጀምሮ ያጣሉ።

፬/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደ አግባብነቱ የስም

SECTION TWO
DIVISION, MERGER, CHANGE OF NAME AND
CLOSURE OF PUBLIC INSTITUTIONS

58. Division, Merger or Change of Name of Public Institution

1/A public institution may be divided into two or more public institutions or merged with another public institution or its name be changed by regulation of the Council of Ministers or in accordance with a state's law, as the case may be.

2/ Division, merger or change of names of public institutions shall take place without prejudice to the provisions of this Proclamation and other applicable laws.

59. Closure of Public Institutions

1/ A public institution may be closed down by decision of the Council of Ministers or the appropriate organ of a state, as the case may be.

2/ The closure of a public institution shall be made public through the appropriate media.

60. Transfer of Rights and Obligations

1/ Where a public institution is divided into two or more institutions pursuant to the provisions of this Proclamation, its rights and obligations shall be transferred to the newly formed institutions. The extent of rights and obligations to be transferred to each of the newly formed institutions shall be as prescribed by the Council of Ministers regulation or the state's law effecting the division.

2/ The rights and obligations of institutions merged in accordance with the provisions of this Proclamation shall be transferred to the new institution

3/ The divided or merged public institution shall lose its former juridical personality from the date of the division or merger.

4/ The provisions of this Article shall, mutatis



ለውጥ ያደረገ ተቋም በሚመለከትም ተፈጻሚ ይሆናል።

mutandis, apply with respect to an institution whose name has been changed.

ንዑስ ክፍል ሦስት

SECTION THREE

ስለ መንግስት ተቋም በጀትና የገንዘብ አስተዳደር

BUDGET AND FINANCIAL MANAGEMENT OF PUBLIC INSTITUTIONS

፳፩. በጀት

61. Budget

፩/ የፌዴራል መንግስት ወይም ክልሎች ለመንግስት ተቋማት የሚመድቡት በጀት በስትራቴጂክ ዕቅድ ስምምነት ላይ በተመሰረተ የጥቅል በጀት ስርዓት መሰረት ይሆናል። አፈጻጸሙን በተመለከተ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጠው ደንብ ይወሰናል።

1/ Public institutions shall be funded by the federal government or states through block- grant system based on strategic plan agreements. Its implementation shall be determined by a regulation to be issued by the Council of Ministers.

፪/ የመንግስት ተቋም የገንዘብ ፍላጎቱን ለማሟላት በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳፭ እና ፳፮ በተገለጸው መሰረት እና በህግ ከተፈቀዱ ሌሎች ምንጮች ገቢዎችን ማሰባሰብ ይችላል።

2/ public institution shall mobilize income as provided for by Articles 65 and 66 of this Proclamation and other legally permitted sources.

፳፪. የፋይናንስ አስተዳደር

62. Financial Management

፩/ የመንግስት ተቋም ፕሬዚዳንት የተቋሙን ፋይናንስ በሕግ፣ በቅልጥፍና፣ በውጤታማነት፣ በቁጠባና በግልፅነት መርሆዎች ላይ ተመስርቶ የመምራትና የማስተዳደር ኃላፊነትና ተጠያቂነት ይኖርበታል።

1/ The president of a public institution shall conduct the financial affairs of the institution in accordance with the law and with the principles of efficiency, efficacy, frugality and transparency.

፪/ ሕግ በሌላ ሁኔታ ያስቀመጣቸው ሁኔታዎችና በጀትን አስቀድሞ በቦርድ የመሰብሰብ አስራር እንደተጠበቀ ሆኖ የመንግስት ተቋም በዐደቀለት የሥራ ዕቅድ መሠረት ገቢውን መጠቀም ይችላል። አሰራሩም በሚኒስትሩና በገንዘብ ሚኒስትር የጋራ ስምምነት በሚወጣ መመሪያ የሚወሰን ይሆናል።

2/ Without prejudice to other conditions provided by law and to the procedure of collecting the budget by the board, a public institution shall be free to use its income as it sees fit, in accordance with its approved business plan. The Ministry and the Ministry of Finance will draw directives for its implementation.

፫/ ቦርዱ ዓመታዊ በጀት መሰብሰብ በማይችልባቸው ወቅቶች ፕሬዚዳንቱ ወሳኝ ለሆኑ ክፍያዎች ወጪን እንዲያገግ ማድረግ ይችላል።

3/ The board may authorize the president of a public institution to make necessary expenditures on the basis of the previous budget where the board may not be able to collect timely the budget for the current fiscal year.

፳፫. ስትራቴጂክ ዕቅድ ስምምነት

63. Strategic Plan Agreement

፩/ የመንግሥት ተቋም ለአምስት ዓመት የሚቆይ የስትራቴጂክ ዕቅድ ስምምነት እንደሚገባበት፤

1/ Every public institution shall conclude with the Ministry or the concerned state organ a strategic plan



፳፬.ገቢን ስለማስገኘት

፩/ የዚህ አዋጅ ድንጋጌዎችና አግባብነት ያላቸው ሌሎች ህጎች እንደተጠበቁ ሆነው ማንኛውም የመንግስት ተቋም በተቋሙ ፕሬዝዳንት ጥያቄና በቦርዱ ውሳኔ የገቢ ማስገኛ ድርጅትን ሊያቋቁም ይችላል።

፪/ ድርጅቱ የራሱ ህጋዊ ሰውነት ያለው ሆኖ እንደማንኛውም የንግድ ድርጅት ህጉ የሚጠይቀውን ሁሉ በማሟላት የሚሰራ ይሆናል።

፫/ ድርጅቱን ለማቋቋም የሚያስፈልገው የመነሻ ገንዘብ ከመንግስት ተቋም የውስጥ ገቢ የሚመደብ ሊሆን ይችላል።

፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ድርጅቱ የሚከተሉት የገቢ ምንጮች ሊኖሩት ይችላል፡-

- ሀ) ድርጅቱ ከሚሰጠው አገልግሎት ወይም ከሚያከናውነው ስራ የሚገኝ ገቢ፤
- ለ) የተቋሙ ሰራተኞች በፈቃደኝነት ከሚያደርጉት መዋጮ፤
- ሐ) ለድርጅቱ ከሚሰጡ ስጦታዎች፤
- መ) ከሌሎች ህጋዊ የገቢ ምንጮች።

፭/ ማንኛውም የመንግስት ተቋም ከሦስተኛ ወገኖች ስጦታዎችን መቀበል ይችላል፤ ሆኖም የሚያገኘው ስጦታ በተቋሙ ተልዕኮና ዓላማ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ የማይኖረው መሆን ይኖርበታል።

፮/ ማንኛውንም የመንግስት ተቋም ከሦስተኛ ወገኖች ስለሚያገኘው ስጦታ ገንዘብና ከራሱ ኢንቨስትመንት ስለሚያገኘው ገቢ ለገንዘብና ሚኒስቴርና ለሚኒስቴሩ ወይም ለሚመለከተው አካል የማሳወቅ ግዴታ አለበት።

፯/ ተቋሙ የድርጅቱን የተጣራ ትርፍ በዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች መሰረት ለተልዕኮው መላካት ሊጠቀምበት ይችላል፤ አጠቃቀሙም የበጀት ዓመት ሥርአትን የተከተለ ሆኖ ዝርዝር አጠቃቀሙ

64..Income Generation

1/ Without prejudice to the provisions of this Proclamation and other applicable laws, an income generating enterprise may be established by any public institution upon the request of the president and approval by the board.

2/ The enterprise shall have its own legal personality and operate, like any business organization, in compliance with all legal requirements.

3/ The initial capital required for the establishment of the enterprise may be a budget allocated from government internal revenue

4/ Without prejudice to sub-article (3) of this Article, the enterprise may have the following sources of income:

- a) income generated from the services it renders and the activities it carries out;
- b) voluntary contributions made by the staff of the institution;
- c) donations;
- d) other lawful sources of income.

5/ Any public institution may accept donations from third parties; provided however, that no such donation or subsidy may negatively influence the standing, mission and objectives of the institution.

6/ Any public institution shall report to the Ministry of Finance and the Ministry or the appropriate state organ receipt of funds from third-parties and its investment incomes.

7/ The institution shall use the net profits of the enterprise in the pursuit of its mission and objectives in accordance with the provisions of this Proclamation. The details shall be determined by a



በመመሪያ ይወሰናል።

፩/ የድርጅቱ የፋይናንስ መግለጫዎች እና የአዲት ሪፖርቶች የበጀት ዓመቱ ካበቃበት ቀን ጀምሮ በስድስት ወራት ውስጥ ለቦርዱ መቅረብ ይኖርባቸዋል።

፳፭. የገቢ ፈንድ

፩/ በመንግስት ተቋም ውስጥ በቦርድ ተወስኖ እንደ አግባብነቱ በሚኒስቴሩ ወይም በሚመለከተው የክልል አካል ሲጸድቅ የገቢ ፈንድ ሊቋቋም ይችላል።

፪/ የፈንዱ የገቢ ምንጮች የሚከተሉት ይሆናሉ፡-

- ሀ) በተቋሙ የገቢ ማስገኛ ድርጅት የሚደረግለት መዋሪጦ፤
- ለ) በበጀት ዓመቱ ስራ ላይ ያልዋለ የፈንዱ ገንዘብ፤
- ሐ) ስጦታዎች፤

መ) ሌሎች ህጋዊ የገቢ ምንጮች፤

፫/ ፈንዱ ቦርዱ በሚያጸድቀው መሰረት ለተቋሙ ልዩ ልዩ የአቅም ግንባታ ተግባራት ለሽልማትና ሌሎች ተግባራት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።

፬/ የፈንዱ አጠቃቀም የበጀት ስርዓትን የተከተለ ይሆናል።

፳፮. ሪፖርት ስለማቅረብና ስለቁጥጥር

፩/ ማንኛውም የመንግስት ተቋም፡-

ሀ) በስትራቴጂክ ዕቅዱ ላይ የተመሰረተውንና በአግባቡ ተመዝኖ የጸደቀውን ዓመታዊ የአፈጻጸም ሪፖርትና በአዲተር የተመረመረ የሂሳብ ሪፖርት እንደአግባብነቱ ለሚኒስቴሩ ወይም ለሚመለከተው የክልል አካል ማቅረብና የበጀት አመቱ ትምህርታዊና ሌሎች መረጃዎችን በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳፮ በተደነገገው መሰረት ማሳተም ይኖርበታል።

ለ) በማንኛውም ጊዜ በሚኒስቴሩ ወይም በሚመለከተው የክልል አካል የሚጠየቀውን መረጃ መስጠት ይኖርበታል።

directive.

8/ The financial statements and audit reports of the enterprise shall be submitted to the board within six months from the end of the fiscal year.

65. Income Fund

1/ An income fund may be set up in a public institution by decision of the board and, as the case may be, approval by the Ministry or the appropriate state organ.

2/ Sources of income of the fund shall be:

- a) contributions made by the income generating enterprise of the institution;
- b) unutilized finance of the fund during the fiscal year;
- c) donations;
- d) other legally permitted sources of income.

3/ The fund may be used for different capacity building activities of the institution, prizes and other activities as shall be approved by the board.

4/ Disbursement of the fund shall comply with its budgetary appropriations.

66. Reporting and Supervision

1/ Any public institution shall:

a) submit to, as the case may be, the Ministry or the appropriate state organ duly evaluated and approved annual performance and audited financial reports based on the strategic plan agreement; and publish the educational and expenditure data for the fiscal year as provided for under Article 26 of this Proclamation;

b) furnish information to the Ministry or the concerned state organ whenever it is required to do so.



፪/ ማንኛውም የመንግስት ተቋም እንደአግባብነቱ በሚኒስቴሩ ወይም በሚመለከተው የክልል አካል ህግንና የስትራቴጂክ ዕቅድ ስምምነቱን ማክበሩን ለማረጋገጥ ቁጥጥር ሊደረግበት ይችላል።

፳፮. የሂሳብ መዛግብት

፩/ የመንግስት ተቋም በፕሬዝዳንቱ ሀላፊነትና አስተዳደር ስር የሚመራ የተቋሙ ግዴታዎችንም ታሳቢ ያደረገ የገቢና የወጪ ሂሳብን ጨምሮ አግባብነት ያለው የሂሳብ እያያዝና ሪፖርት የማቅረቢያ ስርአትን መዘርጋት ይኖርበታል።

፪/ የመንግስት ተቋም የደብል ኤንትሪ ሂሳብ እያያዝን የመከተል፣ ተቀጽላ የሆኑ ተግባራት ገቢና ወጪዎችን ከሌሎች ገቢዎችና ወጪዎች ለይቶ የመያዝ እና ለሁሉም የገቢና ወጪ ጉዳዮች የሂሳብ እያያዝ አጠቃላይ ስርዓትን የመከተል ግዴታዎች ይኖሩበታል።

፳፯. ኦዲት

፩/ በማንኛውም የመንግስት ተቋም ውስጥ ራሱን የቻለና ለገንዘብ ሚኒስቴር ተጠሪ የሆነ የውስጥ ኦዲት ይቋቋማል።

፪/ የውስጥ ኦዲት የተቋሙን የአፈጻጸም፣ የፋይናንስና ንብረት ኦዲት አከናወኖ ውጤቱን ለፕሬዝዳንቱና ለሚመለከተው አካል ያቀርባል።

፫/ የተቋሙ ሂሳብ እንደአግባብነቱ በፌዴራል ዋና ኦዲተር ወይም በክልል ዋና ኦዲተር ኦዲተር ኦዲት ይደረጋል።

**ከፍል አራት
ስለግል ተቋማት**

፳፱. ተጠያቂነት

፩/ የግል ተቋም በሚቋቋምበት የመመስረቻ ሰነድ እና በመተዳደሪያ ደንቡ በተደነገገው መሰረት አግባብነት ላለው አካል ተጠያቂ ይሆናል።

፪/ የቢህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ድንጋጌ ቢኖርም የግል ተቋም በትምህርት አሰጣጥ እና ምርምር ረገድ

2/ Any public institution may be subject to supervision by the Ministry or the appropriate state organ to ensure its compliance with the law and strategic plan agreements.

67. Books of Accounts

1/ Every public institution shall install an accounting system, including income and expenditure accounting, and a reporting system, appropriate to its responsibilities, which shall fall under the responsibility and management of the president.

2/ Every public institution shall follow double entry bookkeeping, keep costs and revenues related to supplementary activities separate from other costs and revenues, and shall observe general regulations on accounting in all other areas.

68. Audit

1/ An autonomous internal audit unit accountable to the Ministry of Finance shall be established in any public institution.

2/ The internal audit unit shall conduct performance, financial, and property audit of the institution and report the findings to the president and to the concerned body.

3/ the accounts of a public institution shall be audited as appropriate by the Federal Auditor General or State Auditor General.

**PART FOUR
PRIVATE INSTITUTIONS**

69. Accountability

1/ A private institution shall be accountable to the appropriate body as provided for in its memorandum of association and its by-laws.

2/ Notwithstanding the provisions of sub-article (1) of this Article, a private institution shall also be accountable to the Ministry in respect of the



ሰላሚያከናውናቸው ተግባራት ትክክለኛነት ተጠያቂነቱ ለሚኒስቴሩ ቁምር ይሆናል።

፪.ሰለ ግል ተቋማት ሃላፊነት

፩/ ማንኛውም የግል ተቋም የሚከተለው ኃላፊነት ይኖረዋል።

ሀ) በሚኒስቴሩ የሚሰጡ የተማሪዎች ቅበላን የሚመለከቱ መመሪያዎችን በጥብቅ የመከተል፤

ለ) ትምህርታዊ ይዘትን፣ የማስተማር ዘዴን፣ የተማሪዎች መመዘኛና የውጤት ስርዓትን ጨምሮ ቢያንስ ለደረጃው የሚጠበቅበትን አንስተኛው የስርዓተ ትምህርት የጥራት ደረጃዎች ማረጋገጥ፤

ሐ) የአካዳሚና የምርምር ክንውኖችን በተመለከተ ዓመታዊ ግለ-ግምገማና የተማሪዎችና የአካዳሚ ሰራተኞች ግምገማ የማካሄድና ውጤቱን ለተቋሙ ማህበረሰብ የማሳወቅና ለኤጀንሲውም ሪፖርት የማድረግ፤

መ) ከትምህርት ፕሮግራሞች መካከል በመጀመሪያ እና/ወይም በሁለተኛ ዲግሪ ፈቃድ ባገኘባቸው የትምህርት መስኮች የሚከተለው ስርአተ ትምህርት የቅበላ ዓቅምና ትምህርቱን ለማጠናቀቅ የሚወስደውን መደበኛ ጊዜ በማካተት እውቅና የተሰጠባቸው ትምህርት ፕሮግራሞችን ዝርዝር፣ የአካዳሚክ ሰራተኞቹን ደረጃና የቅጥር ሁኔታቸውን የሚመለከቱ መረጃዎችን የመያዝና አነዚህን አስመልክቶ ለተማሪዎችና ለህብረተሰቡ ትክክለኛ መረጃ መስጠት፤ አተገባበሩን በተመለከተ ኤጀንሲው በሚወጣ መመሪያ ይወሰናል።

ሠ) በአመራርና በአስተዳደር አደረጃጀቱ፣ አሰራሩ፣ በአመራርና በአስተዳደሩ ሃላፊዎች ብቃት ተቋሙ የሚገኝበት አካባቢ የትምህርት መገልገያዎችን ጨምሮ የካምፓሱ አጠቃላይ አካባቢዎች ሁኔታ ተቋሙ ለተሰጠው ደረጃና ለሚያካሄዳቸው ስልጠናዎች ላለው የተማሪዎችና የሰራተኞች ብዛትና ለተሰማራበት የትምህርት መስክ የሚመጥን

propriety of its operations in the provision of education and conducting research.

70. Responsibilities of Private Institutions

1/ Every private institution shall have the responsibilities to:

a) ensure strict compliance with directives issued by the Ministry on admissions of students;

b) ensure the minimum curricula quality standards, including educational content, pedagogy, student assessment and examination system, and system of grading;

c) perform regular annual self-evaluation and evaluations by students and academic staff on its academic and research performance and make the results of the evaluations public to its community as well as report to the Agency;

d) maintain a readily accessible list of accredited study programs offered, including the specific fields within the programs in which the institution is authorized to offer degrees, and form of their delivery, enrollment capacity and the standard length of study, and the profiles of its academic staff and the modes of their employment; and give accurate information to its students and the public about the same;

e) ensure that its leadership and management structures, modus operandi of the structures, the leadership and management capabilities of the position occupants, its location, premises and facilities, and the campus environment generally are fit for the purposes of a higher education institution of its status, levels of studies, student and staff numbers, and the nature of the programs



መሆኑን የማረጋገጥ

- ረ) የአምስት ዓመት ዝርዝር የትምህርት የምርምርና የሰልጠና እቅድን እንዲሁም በእቅዱ ላይ በየዓመቱ የተደረጉ ማስተካከያዎችን ለኤጀንሲው የማቅረብና እቅዱን ይፋ የማድረግ፤
- ሰ) ሚኒስቴሩ የሚጠይቃቸውን መረጃዎች ያለ ምንም ክፍያ ሚኒስቴሩ በሚፈልግበት አይነትና በሚወስነው የጊዜ ገደብ ውስጥ የማቅረብ፤
- ሸ) የመክሰር ውሳኔ እንዲሰጥበት ጥያቄ ከቀረበበት ይህንኑ ወዲያው ለሚኒስቴሩ የማሳወቅ፤
- ቀ) በዚህ አዋጅ ድንጋጌዎችና አግባብነት ባላቸው ሌሎች ህጎች መሰረት ተግባሩን የማከናወን።

፪/ የግል ተቋም ዓመታዊ የአፈፃፀም ሪፖርት ከሌሎች ጉዳዮች በተጨማሪ የሚከተሉትን ማካተት ይኖርበታል።

ሀ) በአንድ የትምህርት ዘመን ውስጥ የተከናወኑ ተግባራትና የተገኙ ውጤቶችን፤

ለ) የትምህርቱን ዘመን ማብቃት ተከትሎ በተቋሙ የበላይ አስተዳደር አካል የተፈረመበት ተቋሙ በከፍተኛ ትምህርት ተቋምነቱ ያለበትን አጠቃላይ ሁኔታ የሚያሳይ የግምገማ መግለጫ።

፫/ በዓመታዊ የትግበራ ሪፖርት የተቋሙ የረጅም ጊዜ ዕቅድ እና የትግበራው የግምገማ ውጤት ይፋ መደረግ ይኖርበታል።

፬/ ኤጀንሲው በዚህ አንቀጽ ሌሎች ድንጋጌዎችና በመደበኛ የአካዳሚክ አዲት አፈፃፀም ሳይገደብ አሰራሩ ሆኖ ሲገኝ በማንኛውም የግል ተቋም ላይ ድንገተኛ የአካዳሚክ አዲት ወይም ማጣራት በማድረግ ተገቢ የማስተካከያ እርምጃ ሊወሰድ ይችላል።

፸፩. የግል ተቋም የውስጥ ደንብ

፩/ የግል ተቋም ውስጥ ደንብ ስለተቋሙ አተዳደር አካላት የተቋሙ የአስተዳደር አካላት ውሳኔ አሰጣጥ ሥነ-ስርዓት፣ የአካዳሚክና ምርምር ጉዳዮች፣ የአካዳሚክ ማህበረሰቡን መብትና ግዴታ እና ስለቅሬታ አፈታት ሥርዓት መደንገግ ይኖርበታል።

and fields in which it is engaged;

f) submit to the Agency its detailed plans on education, research and training on a five-yearly basis, and annual up-dates of the plans; and make the plans public;

g) supply information required by the Ministry free of charge and in the form and within the time the Ministry may specify;

h) notify the Ministry immediately in case a bankruptcy proceeding is instituted against it;

i) conduct its operations in accordance with the provision of this Proclamation and other applicable laws.

2/ The annual report on the activities of a private institution shall include, among others:

a) activities and results thereof performed within the particular academic year;

b) signed diagnostic statement of its state of general condition as an institution of higher education by its supreme governing body, following the end of the academic year.

3/ The annual report on activities, the long-term plans of the institution, and the results of evaluation of its activities shall be made public.

4/ Notwithstanding the other provisions of this Article and specifically provisions for academic audit, the Agency may conduct, as may be necessary, unscheduled reviews and investigations of any private institution and take corrective measures.

71. Internal Regulations of Private Institutions

1/ Internal regulations of a private institution shall stipulate the governing bodies of the institution, decision-making procedures of academic bodies, academic programs, rights and obligations of the academic community, and grievance handling procedures.



፪/ የግል ተቋም ውስጥ ደንብ የዚህን አዋጅ ወይም የማንኛውንም አግባብነት ያለው ሌላ ሕግ ድንጋጌዎችን የማይቃረን መሆን ይኖርበታል።

፫/ ኤጀንሲው የግል ተቋማት ተገቢው የውስጥ ደንብ ያላቸው ስለመሆኑ ያረጋግጣል።

፸፪. የእውቅና ፈቃድ አስፈላጊ ስለመሆኑ

፩/ የግል ተቋምን ለማቋቋም፣ ደረጃውን ለማሳደግ ወይም ለመለወጥ የሚፈልግ ማንኛውም ሰው በዚህ አዋጅ መሰረት ከኤጀንሲው እውቅና ማግኘት ይኖርበታል።

፪/ ማንኛውም የግል ተቋም ዲግሪ ለመስጠት የሚችለው በሚኒስቴሩ እውቅና ሊሰጠውና እውቅና ባገኘበት ካምፓስ፣ የትምህርት ፕሮግራሞች፣ የትምህርት አይነትና በተፈቀደለት የተማሪዎች ብዛት ብቻ ይሆናል።

፸፫. የእውቅና ፈቃድ ለማግኘት ስለሚቀርብ ማመልከቻ

፩/ የግል ተቋምን ለማቋቋም፣ ደረጃውን ለማሳደግ ወይም ለመለወጥ የሚፈልግ ማንኛውም ሰው የእውቅና ፈቃድ መጠየቂያና ማመልከቻን ለኤጀንሲው ማቅረብ ይኖርበታል።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሰረት የሚቀርበው የእውቅና ፈቃድ መጠየቂያና ማመልከቻ የሚከተሉትን ማሟላት ይኖርበታል፡-

- ሀ) የተቋሙን ወይም የካምፓሱን ስምና ዋና አድራሻ፤
- ለ) የተቋሙን የፋይናንስ አቅም፤
- ሐ) ስለ ተቋሙ ተጠያቂ የሆኑ አካል ስምና አድራሻ፤
- መ) የተቋሙን ባለቤቶች ስምና አድራሻ፤

ሠ) የትምህርት ፕሮግራሞች እና የትምህርት ደረጃዎችን፤

ረ) ደረጃውን የጠበቀ ስርዓተ ትምህርት፣ የተቀጠሩና የሚቀጠሩበትን ጊዜ በመለየት በቅርቡ የሚቀጠሩ የአካዳሚክ ሰራተኞች በሙያ አይነት፣ በትምህርትና በማዕረግ ደረጃ እና የቴክኒክና

2/ Internal regulations of a private institution and their amendments shall not contravene the provisions of this Proclamation and provisions of any other applicable law.

3/ The Agency shall ensure that any private institution has an appropriate and functional internal regulation.

72. Requirement for Accreditation

1/ Any person who desires to establish, upgrade or modify a private institution shall be required to secure an accreditation from the Ministry in accordance with this Proclamation.

2/ Any institution which has received accreditation and offers accredited study programs shall have the right to issue valid qualifications of higher education to its graduates consistent with accredited study programs, specific disciplines in the programs, and its enrollment capacity in the accredited campus.

73. Application for Accreditation

1/ Any person who desires to establish, upgrade or modify a private institution shall submit an application for accreditation to the Agency with in one month.

2/ An application submitted pursuant to sub article (1) of this Article shall contain:

- a) name and main address of the institution;
- b) financial capacity of the institution;
- c) the name and address of the body to which the institution is accountable;
- d) the names and addresses of the owners of the institution;
- e) programs of study and levels of education and training;
- f) appropriate curriculum, the number and level of qualifications of academic staff and technical and administrative support staff recruited by the institution and soon to be recruited with



የአስተዳደር ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች ቁጥርና የትምህርት ደረጃ

ሰ) ተቋሙ ያለውና በቅርቡ የሚኖረው ለትምህርትና ለሰልጠና የሚያስፈልጉ እንደ መጻሕፍት፣ ቤተመጻሕፍት፣ ቤተሙከራ፣ የመማሪያ ክፍሎች፣ የትምህርትና የምርምር መገልገያዎች ዝርዝር

ሸ) የአዲስ ተማሪዎች ቅባላ መመዘኛ

ቀ) የተቋሙን ደረጃ የአካዳሚክ ማህበረሰቡን መብትና ግዴታ እና የቅሬታ ማስተናገጃ ስርአትን የያዘ የውስጥ ደንብ

በ) የተቋሙን አካዳሚያዊና አስተዳደራዊ ስራዎች የሚከናወኑበት የአመራርና የአስተዳደር ስርአት

ተ) አግባብነት ካላቸው የመንግስት አካላት የተሰጡ የኢንቨስትመንትና ሌሎች አስፈላጊ ፈቃዶችን።

፫/ የግል ተቋምን ለማቋቋም የሚቀርበው አቅድ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፪ ሥር ከተመለከቱት መረጃዎች በተጨማሪ ቀጥሎ የተመለከቱትን ጉዳዮች ያካተተ የመመሥረቻ ጽሑፍ ጋር መቅረብ ይኖርበታል።

ሀ) የተቋሙን ተግባራት ወሰን

ለ) ተቋሙ የሚገለገልባቸውን ንብረቶችና የወጪ መሸፈኛ ምንጭ

ሐ) የተቋሙን የአመራር አካላትና ወኪሎች

መ) ከተፈቀደለት የፋይናንስ ተቋም መልካም አፈፃፀም ዋስትና

፬/ ኤጀንሲው የቀረበለትን ማመልከቻ መርምሮ በዚህ አዋጅና ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በወጡ ደንቦችና መመሪያዎች የሰፈሩትን መመዘኛዎች ተቋሙ ማሟላቱን ሲያረጋግጥ የእውቅና ፈቃድ ይሰጣል።

፸፬. የዕውቅና ፈቃድ ስለመስጠትና መከልከል

፩/ ኤጀንሲው የቀረበለትን የዕውቅና ፈቃድ ማመልከቻ

recruitment plan;

g) details of the available and soon to be made available facilities and services required for conducting education or training such as libraries, laboratories, classrooms, educational and research facilities, and the manner in which they are maintained;

h) admission requirement for new students;

i) internal regulations of the institution providing for the status, rights and responsibilities of the academic community and grievance handling procedures;

j) system of governance and management by which the academic and administrative affairs of the institution shall be conducted;

k) investment and other necessary permits issued by the appropriate government organs.

3/ The project for the establishment of a private institution shall, in addition to the requirements under sub-article (2) of this Article, be accompanied by a memorandum of establishment specifying the institution's:

a) scope of activities;

b) property and source of funding;

c) Management bodies and agents.

d) Performance Guarantee Bond from a recognized Financial Institution.

4/ The Agency shall, upon examining the application submitted to it: issue accreditation in one month time where it ascertains that the institution satisfies the requirements under this Proclamation and regulations and directives issued for the implementation of this Proclamation;

74. Issuance and Rejection of Accreditation

1/where the Agency, upon examining the application for



መርመሮ በዚህ አዋጅና ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጡ ደንቦችና መመሪያዎች የተመለከቱ መመዘኛዎችን ተቋሙ ማሟላቱን አረጋግጦ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ የዕውቅና ፈቃዱን ይሰጣል።

፪/ በኤጀንሲው የሚሰጠው የዕውቅና ፈቃድ፦

ሀ) የተቋሙን ስምና አድራሻ፤

ለ) የተቋሙን ደረጃ፣ ፕሮግራሞችና ሥርዓተ ትምህርትን፤

ሐ) የመምህራን ብዛትና የትምህርት ደረጃ ስብጥርን፤

መ) የተማሪዎች ብዛትና ትምህርቱ የሚሰጥበት ቦታን፤

ሠ) የዕውቅና ፈቃዱ የተሰጠበትን ቀንና የሚያገለግልበትን የጊዜ ገደብን፤

ረ) የዕውቅና ፈቃዱን የሰጠውን ኃላፊ ስምና ፊርማ እና የኤጀንሲውን ማህተም፤ መያዝ ይኖርበታል።

፫/ ተቋሙ በዚህ አዋጅና ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጡ ደንቦችና መመሪያዎች የሰፈሩትን መመዘኛዎች የማያሟላ ሆኖ ሲያገኘው ኤጀንሲው የእውቅና ፈቃድ ጥያቄውን ውድቅ ያደርጋል።

፬/ ኤጀንሲው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፫ መሰረት የዕውቅና ፈቃድ ጥያቄን ውድቅ ሲያደርግ ጥያቄው ተቀባይነት ያላገኘባቸውን ምክንያቶች ለአመልካቹ በጽሑፍ መግለጽ አለበት።

፭/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፫ መሰረት የዕውቅና ፈቃድ የተከለከለ አመልካች የፈቃድ ክልከላው ከተገለጸበት ቀን አንስቶ በ ፯ ቀናት ውስጥ አስፈላጊ የሆኑትን መመዘኛዎች በማሟላት እንደገና ለማመልከት ይችላል፤ ሆኖም የዕውቅና ፈቃድ በድጋሚ የተከለከለ አመልካች ዳግም ከተከለከለበት ጊዜ ጀምሮ ከአንድ ዓመት በኋላ ሊያመለክት ይችላል።

accreditation submitted to it and ascertaining that the institution satisfies the requirements under this Proclamation and regulations and directives issued for the implementation of this Proclamation, issue the accreditation within three months.

2/ The accreditation issued by the Agency shall indicate:

- a) the name and address of the institution;
- b) the status, programs and curriculum of the institution;
- c) the number ,level and type of education and qualification of the academic staff;
- d) number of students and location of the campus;
- e) the date of issuance of the accreditation and its duration of validity;
- f) the name and signature of the official issuing the accreditation with the seal of the Agency affixed.

3/ The Agency reject the application for accreditation where it finds that the institution does not meet the requirements under this Proclamation and regulations and directives issued for the implementation of this Proclamation.

4/Where the Agency rejects an application for accreditation pursuant to sub-article (3) of this Article, it shall notify the applicant in writing about the grounds for the rejection of the application.

5/ An applicant that is denied accreditation pursuant to sub-article (3)(b) of this Article, may reapply after fulfilling the requirements for accreditation within 90 days from the date of notification of the denial; provided however, that an applicant whose application is rejected twice may not reapply until after one year.



፮/ ኤጀንሲው የዕውቅና ክልከላ ጠቅላይ ለገጠው እንደ ክልከላው ሁኔታ በተገዢ ሚዲያ ለህዝብ መግለጽ ይኖርበታል።

፸፭. የዕውቅና ፈቃድ ፀንቶ ስለሚቆይበት ጊዜ

፩/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፸፬ መሰረት ለግል ተቋም የተሰጠ የመጀመሪያው የዕውቅና ፈቃድ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ለ ፫ ዓመታት ያገለግላል።

፪/ ለግል ተቋም የተሰጠ የዕውቅና ፈቃድ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተመለከተው ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ እንዳበቃና በተጣይም በየአምስት ዓመቱ አዲስ የትምህርት ዘመን ከመጀመሩ በፊት በሚቀርብ ማመልከቻ መነሻነት መታደስ ይኖርበታል።

፸፮. የዕውቅና ፈቃድን ለማሻሻል ስለሚቀርብ ማመልከቻ

በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፸፮ ንዑስ አንቀጽ (፪) መሠረት የዕውቅና ፈቃድ እንዲታደስ የሚቀርብ ማመልከቻ የሚከተሉትን መያዝ አለበት፦

፩/ የዕውቅና ፈቃድ እንዲሰጥ ወይም ቀደም ሲል እንዲታደስ ሲጠየቅ ለኤጀንሲው ከቀረበው ማመልከቻ ጋር ቀርበው የነበሩትን መረጃዎችና የትምህርት ግብአቶችና መገልገያዎች አሁን ያሉበትን ደረጃ የሚገልጽ ሪፖርት፤

፪/ በተቋሙ የጥራት ማሻሻያ ስርዓት የተካሄደ የገለገሉ ግምገማ ውጤት ሪፖርት፤

፫/ የተቋሙ የአካደሚክና የቴክኒክ ድጋፍ ሰጭ ቋሚ ሰራተኞች ዝርዝር፤

፬/ በየዓመቱ ተቋሙ በሚሰጠው በእያንዳንዱ የትምህርት መስክ የተመዘገቡ ተግባራት ዝርዝር፤

፭/ ለትምህርትና ምርምር እንዲሁም ከትምህርት ጋር ተዛማጅነት ላላቸው ሌሎች ተግባራት ማከናወኛ የተዘጋጁ መገልገያዎችንና የትምህርት መረጃዎችን ዝርዝር፤

፮/ በአዲተር የተመረመረ የመጨረሻዎቹን ሶስት ዓመታት የተቋሙን የሂሳብ ሪፖርት፤

6/ The Agency shall make the decision on the rejection of accreditation public through appropriate media depending on the character of the decision.

75. Validity of Accreditation

1/ An accreditation issued to a private institution pursuant to Article 74 of this Proclamation shall be valid for three years.

2/ An accreditation issued to a private institution shall be renewed upon the expiry of the period of its validity prescribed under sub-article (1) of this Article and, subsequently, every five years before the beginning of a new academic year and upon application for renewal.

76. Application for Renewal of Accreditation

An application submitted for renewal of accreditation pursuant to sub-article (2) of Article 76 of this Proclamation shall include the following:

1/ a report on the state of fact of the information and provisions submitted to the Agency during the application for accreditation or for a previous renewal;

2/ a self-assessment document prepared by the quality enhancement system of the institution;

3/ the list of permanent academic staffs and technical and administrative support staffs of the institution;

4/ the list of students that have been enrolled each year in each field of study offered by the institution;

5/ the list of facilities and teaching aids made available for educational and research activities as well as other related activities of the institution;

6/ audited financial reports of the institution for the last three years;



፮/ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት በኤጀንሲው የሚጠየቁ ሌሎች መረጃዎችን፤

፸፮. የዕውቅና ፈቃድ ለማደስ ስለሚቀርብ ማመልከቻ ውሳኔ አሰጣጥ

፩/ ኤጀንሲው በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፸፰ መሰረት የዕውቅና ፈቃድ ዕድሳት ጥያቄ ሲቀርብለት በገምጋሚ ኮሚቴው አማካይነት፦

ሀ) በተቋሙ የቀረበውን ግለ ግምገማ ሰነድና ሌሎች ሪፖርቶችን ይመረምራል፤ በነዚህ ውስጥ የተካተቱ መረጃዎችንና ስታቲስቲካዊ መግለጫዎችን ትክክለኛነት ያረጋግጣል፤

ለ) በተቋሙ የሚሰጡ ፕሮግራሞችን ባገናዘበ መልክ፦

፩) የተቋሙን አካደሚያዊና አስተዳደራዊ መሰረተ ልማቶች፤

፪) ሥርዓተ ትምህርትን፣ የመማር ማስተማር ጥራትን፣ የተማሪዎች መረጃዎችን፣ የትምህርት መገልገያዎችን፣ የተማሪዎች በመማር ማስተማሩ ሂደት ውስጥ ያላቸውን ተሳትፎና የመምህራኑን ብቃት፣ የመምህራን የትምህርት ደረጃ ስብጥር ጨምሮ የተማሪዎች የትምህርት ጥራት ግምገማ፤

፫) የድጋፍ ሰራተኞች ዝርዝርና የትምህርት ደረጃ፤

፬) የምርምር ሥራዎችን መጠንና አግባብነት፤ በጥልቀት ይገመግማል።

፪/ ኤጀንሲው በገምጋሚ ኮሚቴው ሪፖርት መሠረት፦

ሀ) በዚህ አዋጅና ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጡ ደንቦችና መመሪያዎች የሰፈሩትን መመዘኛዎች በተቋሙ መሟላታቸውን ካረጋገጠ የዕውቅና ፈቃዱ እንዲታደስለት ያደርጋል፤

ለ) በዚህ አዋጅና ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጡ ደንቦች እና መመሪያዎች የሰፈሩትን መመዘኛዎች በተቋሙ አለመሟላታቸውን ካረጋገጠ የዕውቅና

7/ other information required by the Agency in accordance with the directive to be issued by the Ministry.

77. Decision on Application for Renewal of Accreditation

1/ Upon receiving an application for the renewal of accreditation pursuant to Article 78 of this Proclamation, the Agency shall, through its assessment committee:

a) evaluate the self-assessment document and other reports and ascertain the veracity of the information and statistics contained therein;

b) taking into account the nature of the institution's programs, closely scrutinize:

i) the academic and administrative infrastructure made available at the institution;

ii) the curricula, quality of teaching and learning process, students' files, student support services, student involvement in the teaching-learning processes, and student evaluation on the quality of education, including on the quality of the academic staff;

iii) list and qualifications of support staff;

iv) scale and relevance of research activities.

2/ The Agency, based on the report of the assessment committee, shall:

a) issue renewal of the accreditation where it ascertains that the institution satisfies the requirements under this Proclamation and regulations and directives issued for the implementation of this Proclamation; or

b) reject the application for the renewal of accreditation where it finds that the institution does not meet the requirements under this



ፈ.ቃድ ዕድሳት ጥያቄውን ውድቅ ያደርጋል።

፫/ ኤጀንሲው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ(፪) (ለ) መሰረት የዕውቅና ፈ.ቃድ ዕድሳት ጥያቄ ውድቅ እንዲሆን ከወሰነ ተቋሙ ያለበትን ደረጃ መሆን ከሚገባው ደረጃ ጋር በማነፃፀር ከሚያሳይ ዝርዝር መግለጫ ጋር በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ ለወሰዱ ስለሚገባቸው የማስተካከያ እርምጃዎች ለአመልካቹ በጽሑፍ ያሳውቃል።

፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፪/ (ለ) መሠረት የዕውቅና ፈ.ቃድ ዕድሳት የተከለከለ ተቋም በኤጀንሲው የተገለፁትን የማስተካከያ እርምጃዎች በተወሰነለት የጊዜ ገደብ ውስጥ በመውሰድ ተፈላጊ መመዘኛዎችን አሟልቶ እንደገና ማመልከት ይችላል።

፭/ ኤጀንሲው የዕውቅና ፈ.ቃድ እድሳት ጥያቄውን ውድቅ ያደርገበትን የመጨረሻ ውሳኔ በተገቢው ሚዲያ ለህዝብ መግለጽ ይኖርበታል።

፮/ የዕውቅና ፈ.ቃድ ዕድሳት የተከለከለ ተቋም የተቀበላቸው ተማሪዎችና ሰልጣኞች ቢኖሩ አግባብ ባላቸው ሌሎች ተቋማት ተዛውረው ትምህርታቸውን እንዲያጠናቅቁ ተገቢውን እርምጃ መውሰድ ይኖርበታል።

፸፰. የዕውቅና ፈ.ቃድ እድሳት

- ፩/ የታደሰው የዕውቅና ፈ.ቃድ ፤
- ሀ) የተቋሙን ስምና አድራሻ፤
- ለ) የተቋሙን ደረጃ፤ ፕሮግራሞችና ሥርዓተ ትምህርት፤
- ሐ) የመምህራኑን ብዛትና የትምህርት ደረጃ ስብጥር፤
- መ) የተማሪዎችን ብዛትና ትምህርቱ የሚሰጥበትን ቦታ፤
- ሠ) የዕውቅና ፈ.ቃዱ የታደሰበት ቀንና የሚያገለግልበት የጊዜ ገደብ፤

Proclamation and the regulations and directives issued for the implementation of this Proclamation.

- 3/ Where the Agency rejects an application for renewal of accreditation pursuant to sub article (2)(b) of this Article, it shall notify the applicant in writing, together with a detailed statement explaining about the institution's standing vis-a-vis the requirements and recommending the corrective measures to be taken by the institution within a definite period of time.
- 4/ An applicant that is denied renewal of accreditation under sub-article (2)(b) of this Article, may reapply after fulfilling the requirements for accreditation by taking the corrective measures suggested by the Agency within the specified time limit.
- 5/ The Agency shall make public, through appropriate media, its final decision on rejection of renewal of accreditation.
- 6/ Any institution denied of renewal of accreditation shall take appropriate measures in order that the students and trainees it has admitted shall be transferred to other appropriate institutions and complete their studies.

78. Renewal of Accreditation

- 1/ The renewed accreditation shall indicate:
 - a) name and address of the institution;
 - b) status of the institution and its programs and curricula;
 - c) number and qualifications of the academic staff;
 - d) enrollment capacity and location of the campus;
 - e) date of renewal of the accreditation and its duration of validity;



ረ) የዕውቅና ፈቃዱን ያደሰውን ኃላፊ ስምና ፊርማ

እና የኤጀንሲውን ማሳተፊ መያዘ አለበት።

፪/ ኤጀንሲው የእውቅና ፈቃድ መታደሱን አስመልክቶ

በተገቢ ሚዲያ ለህዝብ መግለጽ ይኖርበታል።

፸፱. የእውቅና ፈቃድን ስለመሰረዝ

፩/ ኤጀንሲው ከሚከተሉት ምክንያቶች በአንዱ የግል ተቋም የእውቅና ፈቃድን ሊሰርዝ ይችላል።

ሀ) የእውቅና ፈቃዱ የተሰጠው በሀሰተኛ ማሰሪጃ ላይ ተመሥርቶ መሆኑን ሲረጋገጥ፤

ለ) ተቋሙ የሚፈለግበትን ደረጃ ባለመጠበቁ ወይም ይህን አዋጅ ድንጋጌዎች ወይም የሌሎች አግባብነት ያላቸውን ሕጎች ጥሶ በመገኘቱ በኤጀንሲው ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት በማስጠንቀቂያው በተገለፀው የጊዜ ገደብ ጉድለቶችን ሳያስተካክል ሲቀር፤

ሐ) ተቋሙ ሲፈርስ ወይም ሥራውን ሲያቆም

፪/በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ፊደል ተራ "ሀ" ወይም "ለ" መሠረት የሚወሰነው የእውቅና ፈቃድ ስረዛ አዲስ የትምህርት ዘመን ከመጀመሩ በፊት ተፈጻሚ ይሆናል።

፫/የዕውቅና ፈቃዱ የተሠረዘ የግል ተቋም ተማሪዎቹና ሰልጣኞቹ ትምህርታቸውን አግባብነት ባላቸው ሌሎች ተቋማት እንዲፈፀሙ ማድረግ ይኖርበታል፤

፬/ኤጀንሲው ትምህርታቸው የተቋረጠባቸው ተማሪዎች መብት ማስከበር የሚያስችል የተማሪዎችን ሰነዶች የሚረከብ አካል እንዲኖርና ሌሎች የመውጫ ስትራቴጂዎችን ያካተተ የአሰራር ስርአት በመመሪያ ያወጣል።

፭/ማንኛውም የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋም የዕውቅና ፈቃድ አግኝቶ ወደ ማስተማር ከመግባቱ አስቀድሞ ለሰራው ዋስትና በገንዘብ ፭ መቶ ሺ ብር (አምስት መቶ ሺ) በባንክ ማስያዝ ወይም ተመጣጣኝ የባንክ ዋስትና ማቅረብ አለበት፤

f) name and signature of the official renewing the accreditation with the seal of the Agency affixed.

2/ The Agency shall make public the renewal of the accreditation through appropriate media.

79. Revocation of Accreditation

1/ The Agency may revoke the accreditation of a private institution on any one of the following grounds:

a) where it is found that the accreditation has been given on the basis of false information;

b) where the institution fails to rectify defects within the time fixed in the warning given by the Agency for failure to satisfy the required standards or for contravening the provisions of this Proclamation, any other relevant law or regulations or directives issued for the implementation of this Proclamation.

c) where the institution is dissolved or ceases its operations.

2/ A revocation of accreditation pursuant to sub-article (a) or (b) of this Article shall be made effective before the beginning of a new academic year.

3/ Any institution the accreditation of which has been revoked shall take appropriate measures that the students and the trainees continue their studies in other appropriate institutions.

4/ The Agency produces regulations governing exist strategies and procedures of enrolling students whose institution disrupted its provision of study program.

5/ Any institution which gets accreditation shall deposit 500,000.00 (Five hundred thousands of Ethiopian Birr) or presents a bank guarantee.



፹. አቤቱታ ስለማቅረብ

፩/ የእውቀና ፈ.ቃድ እንዲሰጠው ወይም እንዲታደስለት አመልካቶ በኤጀንሲው ውሳኔ ማመልከቻው ውድቅ የተደረገበት ወይም የዕውቅና ፈ.ቃዱ የተሠረዘበት ማንኛውም ተቋም ውሳኔው በደረሰው በ ፴ ቀናት ውስጥ ውሳኔው እንደገና እንዲታይለት ለሚኒስቴሩ አቤቱታ ማቅረብ ይችላል።

፪/ ሚኒስቴሩ አቤቱታውን መርምሮ የውሳኔ ሃሳብ የሚያቀርብ የይግባኝ መርማሪ ኮሚቴ ያቋቁማል።

፫/ ሚኒስቴሩ በቀረበው ማመልከቻ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት አመልካቹ ቀርቦ እንዲሰማ ማድረግ ይኖርበታል።

፬/ የመጨረሻ ውሳኔ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ይሰጣል።

፹፩. ምትክ የእውቅና ፈ.ቃድ ስለመስጠት

፩/ የእውቅና ፈ.ቃድ የተበላሸበት ወይም የጠፋበት ማንኛውም የግል ተቋም ምትክ ፈ.ቃድ እንዲሰጠው ለኤጀንሲው ለማመልከት ይችላል።

፪/ ኤጀንሲው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት ጥያቄ ሲቀርብለት

ሀ) አመልካቹ የተበላሸውን የዕውቅና ፈ.ቃድ እንዲመልስ፤

ለ) የዕውቀና ፈ.ቃዱ የጠፋ ከሆነ ስለመጥፋቱ ሕጋዊ ማረጋገጫ እንዲያቀርብ፤ ካደረገ በኋላ ምትክ ፈ.ቃድ ይሰጣል።

፹፪. የእውቀና ፈ.ቃድ ስለመመለስ

፩/ በዚህ አዋጅ መሠረት የእውቅና ፈ.ቃድ የተሰረዘበት ተቋም ፈ.ቃዱ በተሰረዘ በሁለት ወራት ጊዜ ውስጥ ፈ.ቃዱን ለኤጀንሲው መመለስ አለበት።

፪/ አንድ ተቋም ደረጃውን የለወጠ ፣ ከሌላ ጋር የተዋሃደ ፣ የተከፈለ ወይም ስሙን የለወጠ የእውቅና ፈ.ቃድ እንዲሰጠው የቀድሞውን ፈ.ቃድ ለኤጀንሲው መመለስ ይኖርበታል።

፫/ ትምህርት የመስጠት ስራውን የሚያቋርጥ ተቋም

80. Appeal

1/ Any institution may appeal to the Ministry for a review of the Agency's decision on rejection of an application for accreditation or renewal of accreditation or on the revocation of accreditation, within 30 days of the receipt of the decision.

2/ The Ministry shall establish an appeal committee to review the decision of the Agency and to make recommendations.

3/ The Ministry shall grant the applicant the right to be heard before the final decision is given on the appeal.

4/ shall give its final decision with in a month.

81. Issuance of Substitute Accreditation Certificate

1/ Any private institution may apply to the Agency for a substitute accreditation certificate where its accreditation certificate is damaged or lost.

2/ The Agency shall issue a substitute accreditation certificate:

a) In case of damage, upon the return of the damaged certificate by the applicant;

b) in case of loss, having received legally acceptable evidence.

82. Returning Accreditation Certificate

1/ An institution whose accreditation is revoked in accordance with this Proclamation shall return the accreditation certificate to the Agency within two months days.

2/ An institution shall return the previous certificate to the Agency in order to get a new appropriate accreditation due to change of its grade, merger, division or change of its name.

3/ An institution that disrupts its education shall



ከማቋረጡ ከሦስት ወር በፊት የተደረገውን ለውጥ ለኤጀንሲው በማሳወቅ ዕውቅናው ጸንቶ በቆየባቸው ጊዜያቶች ውስጥ ሲያስተምር የነበረውን ተማሪ ዝርዝር ከነ ሙሉ ማህደሩ ኤጀንሲው እንዲረከብ ላዘዘው አካል በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ማስረከብ አለበት።

፩/ በአንድ የትምህርት መስክ የዕውቅና ፈቃድ ያገኘ ተቋም አድራሻውን የሚለውጥ ከሆነ ለተደረገው ለውጥ ትምህርት መስጠት ከመጀመሩ ከሦስት ወር በፊት ለኤጀንሲው ማሳወቅ ይኖርበታል።

፹፫. ስለ እውቅና ፈቃድ ክፍያ

የእውቅና ፈቃድ ክፍያ በዚህ አዋጅ መሠረት በሚወጣ ደንብ ይወሰናል።

፹፬. ስለ መንግሥት ድጎማ

፩/ መንግስት ብቁ የሰው ሃይልን በማፍራት የማስፈፀም አቅም ግንባታን ለማጠናከር ለማበረታታት የበጀት ድጎማ ወይም የዓቅም ግንባታ ድጋፍ ሊሰጥ ይችላል፤

፪/ ማኒጅሎቲቱ ለትርፍ ያልተቋቋሙ የግል ተቋማት

ሀ) በቅድመ-ምረቃና ድህረ-ምረቃ ፕሮግራሞችን በተቋማቱ ውስጥ ተመዝግበው የሚማሩትን መደበኛ ተማሪዎችና ከእነሱም መካከል በነፃ የሚማሩትን ተማሪዎች ብዛት፤

ለ) ተቋማቱ የቋሚ ቅጥር ዕድል ያሰገኙላቸውን የአካዳሚክ ሠራተኞች ብዛት፤

ሐ) የተቋማቱን የትምህርተ ጥራት፤

መ) ተቋማቱ በትምህርት እና ምርምር ረገድ ያስመዘገቧቸውን ውጤቶች እና

ሠ) ተቋማቱ ራሳቸው አገልግሎቶቻቸውን

inform to the agency within three months before its closure and hands over students and their documents to the institution determined by the agency within six months;

4/ If an accredited institution in a particular field changes its address, it shall notify to the Agency about the change of the adress made three months before it begins offering the course.

83. Accreditation Fee

Fees to be paid for accreditation shall be prescribed by a regulation to be issued in accordance with this Proclamation.

85. Government Subsidy

1/ The government may give budget subsidy or capacity building support to non-profit making private institutions that strive to strengthen the developmental efforts of the country by preparing particularly good quality professionals.

2/ The Ministry shall specify, by directives, the procedure for non-profit making private institutions to apply for budgetary subsidy or capacity building from government and the method of monitoring their use, taking into account:

a) the number of full-time undergraduate and graduate students enrolled at the institution, and the number of students who do not pay tuition fees;

b) the number of academic staff for whom the institution is the place of primary employment;

c) quality of education in the institution;

d) past achievements of the institution in the area of



ለማስፋፋት ያፈሰሱትን ሀብት በማገናዘብ ከመንግስት የበጀት ድጎማ ወይም የዓቅም ግንባታ ድጋፍ እንዲሰጣቸው ሊያመለክቱ ስለሚችሉበትና አጠቃቀሙን ስለሚከታተልበት ሥርዓት በመመሪያ ይወሰናል።

፫/ ለትርፍ ያልተቋቋሙ የግል ተቋማት

ሀ) በተወሰነ መስክ ወይም ተወራራሽ በሆኑ መስኮች ለሚሰጡ የዲግሪ ፕሮግራሞችና ጥናቶች ድጋፍ እንዲሆን ወይም

ለ) የሚያካሂዷቸው የዲግሪ ፕሮግራሞች የላቀ ጥራት ያሏቸው ስለመሆናቸው በኤጀንሲው ተረጋግጦ እንዲበረታቱ ለማድረግ አስቀድሞ ለዚህ ዓላማ ከተያዘው የመንግስት ገንዘብ ላይ ተጨማሪ ድጎማ ሊደረግላቸው ይችላል።

፹፭. የዚህ ክፍል ድንጋጌዎች ተፈጻሚነት

የዚህ ክፍል ድንጋጌዎች እንደአግባብነቱ ለመንግሥት ተቋማት ስለሚሰጥ የዕውቅና ፈቃድም ተፈጻሚ ይሆናሉ።

ክፍል አምስት

ስለአስፈጻሚ አካላት ሥልጣንና ተግባር

፹፮. የሚኒስቴሩ ሥልጣንና ተግባር

ሚኒስቴሩ በዚህ አዋጅ ሌሎች ድንጋጌዎች የተሰጠው ሃላፊ እንደተጠበቀ ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፦

፩/ የከፍተኛ ትምህርት ሥርዓት ትምህርት ዝግጅትና አተገባበር ከአለም አቀፍ እድገት እና ከአገራዊ ፍላጎትና መመዘኛዎች ጋር የሚመጣጠን መሆኑን ያረጋግጣል፤

፪/ በመጀመሪያ እና በሁለተኛ ደረጃ በህክምና ስፔሻሊቲ እና በዶክተራት ፕሮግራሞች ትምህርት ለመስጠት የሚያስችሉ መሰረታዊ መመዘኛዎችን ይወስናል

፫/ የከፍተኛ ትምህርት ፖሊሲና ስትራቴጂ ተግባራዊ መደረጉን ያረጋግጣል፤

teaching-learning and research; and

e) Institution's own funds invested in the development of its facilities.

3/ Non-profit making private institutions may receive

a) earmarked additional subsidy funds to support degree programs offered in specific fields of study or interdisciplinary studies; or

b) as incentive if the degree programs are of a particularly high quality as confirmed by an assessment of the Agency.

85. Applicability of the Provisions of this Part

The provisions of this Part shall, mutatis mutandis, be applicable with respect to the accreditation of public institutions as well.

PART FIVE

POWERS AND DUTIES OF EXECUTIVE ORGANS

86. Powers and Duties of the Ministry

Without prejudice to other responsibilities provided for by this Proclamation, the Ministry shall have the powers and duties to:

1/ ensure that preparation and delivery of curricula of higher education are in accordance with international developments and national demands and requirements;

2/ determine the requirements for Bachelor, Master, Medical Specialty, and Doctoral programs;

3/ ensure the implementation of the national policy and strategy on higher education;



፬/ በዚህ አዋጅ ፤ በመንግስት ፖሊሲና አንደስፈላጊነቱ በየጊዜው በሚያወጣቸው መሥፈርቶች መሠረት የመንግስታዊ ተቋማት ደረጃና በመንግስታዊ ተቋማት ውስጥ የሚደረጉት የተማሪዎች ምደባ እና የተማሪዎች ቅበላ ስርዓቱ ባጠቃላይ ፍትሃዊ መሆናቸውን ያረጋግጣል፤

፭/ ሃገራዊ እንስተኛ የትምህርት ብቃት መመዘኛዎችን ፤ የሙያ ስነ ምግባር ደንቦችን እና ተቋማት ሊከተሏቸው የሚገቡ የአሰራር ሥነ ሥርዓትን ያወጣል፤

፮/ መንግስት ለመንግስት ተቋማት ጥቅል በጀት የሚመድብበትን መሥፈርትና ሥርዓት ይወስናል፤

፯/ በተቋማት መካከል ትብብርና የመረጃ ልውውጥ እንዲኖር ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤

፰/ ለተቋማት የውስጥ የጥራት ማህልበቻ ሥርዓት ድጋፍ ይሰጣል፤

፱/ የመንግስት ተቋም ስትራቴጂክ እቅድን ያወድቃል፤ በሥራ ላይ መዋሉንም ያረጋግጣል፤

፲/የአገሪቱ የከፍተኛ ባለሙያ የሰው ሃይል ፍላጎትን ለመለየትና ይህንኑ ለማሟላት ጥናት ያካሂዳል፤

፲፩/ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር በከፍተኛ ትምህርት መስክ የሚደረግ ኢንቨስትመንት ያበረታታል፤

፲፪/የመንግስት አካላት የሙያ ማህበራት የንግድ ማህበራት እና ሌሎች አግባብነት ያላቸው ሰዎች በትምህርት በስልጠና ፤ በተግባር ልምምድ ፤ በምርምር እና በቴክኖሎጂ ሽግግር ጉዳዮች ላይ ከተቋማት ጋር በጋራ ወይም በትብብር እንዲሰሩ ያበረታታል።

፲፫/የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚከፍቷቸውን ፕሮግራሞች ከሀገሪቱ የልማት ፕሮግራሞች ፋይዳና አስፈላጊነት አንፃር ተጠንቶ ሲቀርብ አግባብነቱን በማረጋገጥ ያጸድቃል።

- 4/ ensure that student placement to and within any public institution and procedures of admissions in general are consistently fair and just in accordance with this Proclamation, government policy, and with requirements it may stipulate from time to time as necessary;
- 5/ issue minimum national educational quality standards, professional code of conduct and necessary standard guidelines to be followed by institutions;
- 6/ determine criteria and standard procedures for government funding of institutions;
- 7/ facilitate cooperation and information exchange among institutions;
- 8/ provide technical support for internal quality assurance and enhancement systems of institutions;
- 9/ approve and ensure the implementation of strategic plans of public institutions;
- 10/ conduct studies to identify as well as to meet the professional and intellectual manpower needs of the country;
- 11/in co-operation with concerned organs, promote investments to be made in the higher-education sector;
- 12/encourage government organs, professional associations, business organizations, and other appropriate persons to work jointly on matters concerning education, training, research, practicum or apprenticeship and research and technology transfer;
- 13/ Approve programs where they are found to be as per government development priorities;



፲፬/እንደአግባብነቱ ሚኒስቴሩ ወይም የሚመለከተው የክልል አካል ከህግ፣ ከመንግስት ፖሊሲ፣ ከተቋሙ ተልዕኮ ወይም ደንቦች ጋር የሚጋጩ የቦርድ፣ የፕሬዝዳንት ወይም የሴኔት ውሳኔዎች ሊሸር ይችላል።

፱፮. የኤጀንሲው ሥልጣንና ተግባር

ኤጀንሲው በዚህ አዋጅ ሌሎች ድንጋጌዎች የተሰጠው ሃላፊነት እንደተጠበቀ አግባብነትና ጥራትን ለመከታተልና ለመቆጣጠር እንዲችል በነፃነትና በገለልተኛነት እንዲንቀሳቀስና ብቁ አደረጃጀት ያለው ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- ፩/ በግልጽ የሠፈሩ የግምገማና የእውቅና አሰጣጥ መመዘኛዎችንና ሥርዓትን በማዘጋጀት በስራ ላይ ያውላል።
- ፪/ በዚህ አዋጅና ይህን አዋጅ ለሚስፈጸም በሚወጡ ደንቦችና መመሪያዎች መሠረት ተቋምን ወይም የተቋምን ክፍሎች ለመክፈት ወይም ለማሻሻል የሚቀርብ ፕሮጀክትን በመገምገም ውሳኔውን ለሚኒስቴሩ ያሳውቃል።
- ፫/ የእውቅና ፈቃድ ወይም እድሳት ለመስጠት የሚያስችል የተቋም ብቃትና የትምህርትና የሰልጠና አግባብነትና ጥራት ግምገማን ያካሂዳል።
- ፬/ የተቋም የትምህርት አግባብነትና ጥራት ማሳሰቢያ ስርዓት የከፍተኛ ትምህርት ጥራትን ማረጋገጥ ስለመቻሉ ግምገማ ያካሂዳል።
- ፭/ በማንኛውም ተቋም የሚሰጡ የከፍተኛ ትምህርትና ስልጠና ከአገሪቱ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ፍላጎትና አግባብነት ካላቸው ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ጋር መገናዘባቸውን ያረጋግጣል።
- ፮/ የግምገማ ኮሚቴዎችን ያደራጃል፣ ሃላፊነታቸውን አሰራራቸውን ይወስናል፣ ስራቸውን ሲያከናውኑ የሚከተሉትን የሰነድ ምግባር መመሪያዎች ያውጣል።
- ፯/ በዚህ አዋጅና ይህን አዋጅ ለሚስፈጸም በሚወጡ ደንቦችና መመሪያዎች መሠረት በእውቅና ፈቃድና በእውቀና ፍቃድ እድሳት የሚቀርቡ

14/ The Ministry or the appropriate state organ may annul decisions of the board, the president or the senate which are contrary to the law, government policy or to the institution's mission and statute.

87. Powers and Duties of the Agency

Without prejudice to other responsibilities provided for by this Proclamation, the Agency to monitor its appropriateness, quality, to ensure its autonomy, be neutral and have adequate human power shall have the powers and duties to:

- 1/ develop and implement clearly designed evaluation and accreditation criteria and procedures;
- 2/ evaluate projects for the opening or transforming of any institution or its units in accordance with this Proclamation and regulations and directives to be issued for the implementation of this Proclamation, and submit its recommendation to the Ministry;
- 3/ evaluate the activities, relevance and quality of education and training of any institution on the basis of which accreditation and renewal of accreditation shall be given;
- 4/ evaluate whether the relevance and quality enhancement system of institutions are capable of ensuring quality in higher education;
- 5/ ensure that higher education and training offered at any institution are in line with economic, social and other relevant policies of the country;
- 6/ organize assessment committees, and determine their operational procedures and code of conduct for their assessment activities;
- 7/ examine and decide on applications submitted to it for accreditation and renewal of accreditation in accordance with the provisions of this Proclamation, and regulations and directives to be issued for the



ማመልከቻዎችን ይመረምራል፤ ይወስናል።

፳/ በዚህ አዋጅና ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጡ ደንቦችና መመሪያዎች የተቀመጡትን የትምህርት አግባብነትና ጥራት ደረጃዎች መከተላቸውን ለማረጋገጥ ተቋማትን በመገምገም የሚደረሰባቸውን የገምገማ ግኝቶች ውሳኔውን ለሚኒስቴሩ ያሳውቃል።

፳፱/ የተቋማትን ደረጃ ለመወሰን የሚያስችሉ መመዘኛዎችንና መመሪያዎችን በማዘጋጀት ለሚኒስቴሩ ያቀርባል።

፻/ በዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች መሠረት የመንግስት ተቋማትን መዋገድ ፣ መክፈል ፣ መዘጋት ወይም የስም ለውጥ አስመልክቶ ለሚኒስቴሩ ምክር ይሰጣል።

፻፩/ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ በውጭ አገር የተቋቋሙ ተቋማት ወይም የነሱ ቅርንጫፎች በተቋቋሙባቸው አገሮች እውቅና ያገኙ መሆናቸውንና በዚህ አዋጅና ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጡ ደንቦችና መመሪያዎች የተቀመጡ የትምህርት አግባብነት ጥራት ደረጃዎችን ማሟላታቸውን ያረጋግጣል።

፻፪/ በውጭ ተቋማት የሚሰጡ የትምህርት ፕሮግራሞችና የነዚህን ተቋማት ደረጃና አቋም የሚመለከቱ መረጃዎችን ያሰባስባል፤ ያሰራጫል፤

፻፫/ የክፍተት ትምህርት ማስረጃዎች የአቻነት መወሰን ስርዓት ያዘጋጃል፤ በውጭ አገር ተቋማት የተሰጡ የትምህርት ማስረጃዎችን መንግስት ባስቀመጠው የክፍያ ተመን መሰረት የአቻ ግምት ይሰጣል

፻፬/ እውቅና ያገኙ ተቋማትንና ደረጃቸውን፣ ዋና ዋና ክፍሎቻቸውንና የትኩረት መስኮቻቸውን የሚመለከቱ ወቅታዊ መረጃዎችን ይይዛል፤ አግባብነት ባላቸው ልዩ ልዩ የመገናኛ ዘዴዎች መረጃዎቹን በየጊዜው ለሕዝብ ያሰራጫል።

፳፰. የማዕከሉ ስልጣንና ተግባር

በዚህ አዋጅ ሌሎች ድንጋጌዎች የተሰጠው ኃላፊነት

implementation of this Proclamation;

8/ evaluate institutions to ensure their compliance with the standards of relevance and quality of education set forth in this Proclamation and regulations and directives to be issued for the implementation of this Proclamation, and present to the Ministry conclusions resulting from the assessment;

9/ prepare and submit to the Ministry requirements and directives for the determination of status of institutions;

10/ advise the Ministry in respect of merger, division, closure or change of name of institutions in accordance with the provisions of this Proclamation;

11/ ensure that foreign institutions or their branches operating in Ethiopia are accredited in their country of origin and comply with the relevance and quality standards set by this Proclamation and regulations and directives to be issued for the implementation of this Proclamation;

12/ collect and disseminate information about the status, standards, and programs of study offered by foreign institutions;

13/ develop guidelines on equivalence of higher education qualifications, and determine the equivalence of qualifications issued by foreign institutions;

14/ maintain up-to-date information on the accredited institutions and their status, main units and specialties, and periodically disseminate the same to the public through appropriate means of communication.

88. Powers and Duties of the Centre

Without prejudice to other responsibilities provided for by this Proclamation the Centre shall have the powers



እንደተጠበቀ ሆኖ ማዕከሉ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- ፩/ የከፍተኛ ትምህርትንና የተቋማትን እድገት በተመለከተ አገር አቀፍ ስትራቴጂ ያዘጋጃል፤
- ፪/ በከፍተኛ ትምህርት ሥርዓት ውስጥ ትምህርትና ምርምር ስለሚያደጉበት ሁኔታ የረጅም ጊዜ አገር አቀፍ እቅድ ያዘጋጃል፤
- ፫/ የተቋማትን የትምህርትና ምርምር ጥራትን፣ የአካዳሚክ ስራተኞችን ብቃት እንዲሁም የትምህርት ፕሮግራሞችን ለማሳደግ የሚያግዙ አገር አቀፍ የመንሻ ሃሳቦችን ያቀርባል፤
- ፬/ በተቋም ደረጃ የሚወጣ እቅድና ስትራቴጂ በአገር አቀፍ ከሚወጣ አጠቃላይ የከፍተኛ ትምህርት እቅድና ስትራቴጂ ጋር የተጣጣመ መሆኑን ያረጋግጣል፤ ለዚህም ከተቋማት ጋር በቅርብ ይሠራል፤ የስራቴጂክ እቅድ ስምምነትንም ይመረምራል፤ ሲጸድቅም አፈጻጸሙን ይከታተላል፤
- ፭/ ለአያንዳንዱ መንግስት ተጽም ስለሚሰጥ የጥቅል በጀት ምደባ ሃሳብን ያመነጫል፤ የጥቅል በጀት ምደባ አፈጻጸምን ይከታተላል፤
- ፮/ የተቋማትን ዓመታዊ የትምህርት ፣ የምርምር፣ የፋይናንስ እና ሌሎች ስታትስቲካዊ መረጃዎችን ይሰበስባል፤ ይተነትናል፤ እንደተገቢነቱም አትሞ ለሚመለከታቸው ያሰራጫል፤
- ፯/ ተቋማት የተለያዩ መጠን ባለው የልማት በጀት መልክ የማበረታቻ ሽልማት ስለሚያገኙበት መመዘኛ እና አሰራር ለሚኒስቴሩ ሃሳብ ያቀርባል፤ ሲጸድቅም በስራ ላይ ያውላል፤
- ፰/ የከፍተኛ ትምህርት ከአገሪቱ አጠቃላይ የማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ልማት ፍላጎት ጋር የተጣጣመ መሆኑንና በአካሄዱ ከአለም አቀፍ እውነታ ጋር እኩል የሚራመዱ መሆኑን ያረጋግጣል።
- ፱/ ቀልጣፋ የከፍተኛ ትምህርት አስተዳደር፣ አመራር እና ማኔጅመንት እንዲኖር ለማድረግ ስለሚቻልበት ሁኔታ ሚኒስቴሩን ያማክራል፤

and duties to:

- 1/ prepare national strategy for the development of higher education and institutions;
- 2/ prepare long-term national plans for the development of education and research within the system of higher education;
- 3/ prepare national proposals to raise the quality of research activities of institutions, the qualifications of the academic staff, and the study programs of institutions;
- 4/ ensure that institution level planning and strategy are in line with the national higher education macro plan and strategy; and for this purpose, work closely with institutions; examine strategic plan agreements and, upon approval, follow up their implementation;
- 5/ develop proposals on block grant budget allocations to individual public institutions, and monitor the implementation of the same;
- 6/ collect, analyze and as appropriate publish and disseminate annual educational, research, financial and other statistical data of institutions;
- 7/ submit proposal to the Ministry on criteria and scheme of rewarding institutions through grant of differentiated developmental budget, and implement the same upon approval;
- 8/ ensure that higher education is in line with the overall socio-economic development needs of the country and abreast global trends in orientation and approaches;
- 9/ advise the Ministry on ways of ensuring efficient higher education governance, leadership and management;



፲/ በወቅታዊ የፖሊሲ ጉዳዮች ስራ ላይ ምርምር እና ጥናት በማድረግ ትክክለኛ የአሰራር አትሞላኞችን ይጠቁማል፤ ለማሻሻያ ለለውጥና ለልማት የእውቀት ግብአት ምንጭ ሆኖ ያገልግላል፤

፲፩/ በአገሪቱ የከፍተኛ ትምህርት ማሻሻያና ልማት ስትራቴጂና አቅድ ላይ ሃሳብ ይሠጣል፤

፲፪/ በግላፊነቱ ማዕከልነት በአገራዊ ተቋማት መካከል ትብብርን ያነሳል፤ የከፍተኛ ትምህርት ጉዳዮችን ከሚያከናውኑ ተመሳሳይ የውጭ አገር አካላት ጋር ግንኙነት ይመሰርታል፤

፲፫/ በማቋቋሚያ ሕጉ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

ክፍል ስድስት
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

፲፱. የአገልግሎት ክፍያዎች

፩/ የመንግስት ተቋም መንግስት ከሚመድባቸው ተማሪዎች ወጭ ላሉት ለትምህርት አገልግሎቶች ክፍያ መጠየቅ ይችላል፤ የሚጠይቀው ክፍያ ዓይነት፣ መጠንና የክፍያ አፈጻጸም አግባብ የዚህን አዋጅ ሌሎች ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ቦርዱ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት የሚወሰን ይሆናል።

፪/ የግል ተቋም ክፍያ የሚያስከፍልበት የውስጥ ደንብ የሚወሰነው በተቋሙ የመመሰረቻ ሰነድ ውስጥ ሥልጣን በተሰጠው አካል ይሆናል፤፤

፲.ወጪ ስለመጋራት

፩/ ማንኛውም በመንግስት ተቋም ተማሪ የሆነና በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲ መሰረት ለትምህርቱ የማይከፍል ኢትዮጵያዊ የትምህርቱን ወጪ በገንዘብ ወይም በአገልግሎት እንዲጋራ ይደረጋል። ዝርዝሩ በግዥ አዋጅ፣ ደንብና መመሪያ መሰረት ይፈጸማል።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተመለከተው የከፍተኛ ትምህርት የወጪ መጋራት ሥርዓት እና ሥርዓቱ በየጊዜው የሚከለከበት ሁኔታ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ መሰረት ይፈጸማል።

10/ conduct research and studies on current policies, practices and results, and propose appropriate course of action, and serve as a resource centre for reform, change and development;

11/ give opinion on higher education reform and development strategy and plan of the country;

12/ foster cooperation among national institutions in its areas of activity, and maintain contacts with institutions of other countries which are in charge of issues of higher education;

13/ discharge other responsibilities that may be entrusted to it by the establishing law.

PART SIX

MISCELLANEOUS PROVISIONS

89. Fees

1/A public institution may charge tuition fees; however provided that the kind, amount and the manner of payment of the charge, without prejudice to other provisions of this Proclamation, shall be determined by the directive to be issued by the board.

2/ The rules for charging and the amount of fees in a private institution shall be determined by the body authorized by the statutes of its formation.

90. Cost-Sharing

1/ Any Ethiopian student studying in a public institution and who is not required to pay tuition fee pursuant to Article 90 of this Proclamation shall contribute, in cash or in service, to cover the cost of his education. The Details shall be determined by a procurement Proclamation, its regulation and directive.

2/ The cost-sharing of higher education scheme referred to in sub-article (1) of this Article and the periodical review of the scheme shall be as prescribed by regulation of the Council of Ministers.



፲፩. አገልግሎት በሌሎች ወገኖች እንዲሰጥ ስለማድረግ

፩/ ማንኛውም የመንግስት ተቋም ተገቢና ተግባራዊ ሊደረግ የሚችል ሆኖ ሲያገኘው የድጋፍ ሰጪ አገልግሎቶችን በሌሎች አገልግሎት አቅራቢዎች እንዲሰጥ ሊያደርግ ይችላል።

፪/ ማንኛውም የመንግስት ተቋም አገልግሎት በሌሎች አቅራቢዎች እንዲሰጥ ሲያደርግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች ለዋጋው ተመጣጣኝ የሆነ አገልግሎት ለማግኘት መቻላቸውን ማረጋገጥ ይኖርበታል።

፲፪. የመሬት አቅርቦት

መንግስት አግባብነት ባላቸው ሕጎችና ፖሊሲዎች መሰረት ተቋማት ለትምህርት፣ ለምርምርና ለሕብረተሰብ አገልግሎት ተግባራት ማከናወኛ የሚያስፈልጋቸውን መሬት ሊሰጥ ይችላል።

፲፫. ኃላፊነት

፩/ ማንኛውም ሰው የዚህ አዋጅ ወይም ይህን አዋጅ ለማስፈጸም የሚወጡ ደንቦች ወይም መመሪያዎች ድንጋጌዎችን ተላልፎ ከተገኘ በስሜ መሰረት ሃላፊነት ይኖርበታል።

፪/ እውቅና ያለው የትምህርት ማሰረጃ ሳይሰጠው እንደተሰጠው አስመስሎ ያቀረበ ማንኛውም ሰው ወይም ዕውቅና ላልተሰጠው የትምህርት ፕሮግራም ማሰረጃ የሰጠ ወይም የሃሰት የትምህርት ማሰረጃ የሰጠ ማንኛውም ሰው በስሜ መሰረት ኃላፊነት ይኖርበታል።

፲፬. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ

፩/ በአዋጅ ቁጥር ፳፻፲/፪ሺ፩ መሰረት የተሰጡ የቅድመ እውቅናና የእውቅና ፈቃዶች በዚህ አዋጅ መሰረት እንደተሰጡ ተደርገው ይቆጠራሉ።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገው ቢኖርም የግል ተቋማት ይህ አዋጅ ከጸናበት ቀን አንስቶ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ በዚህ አዋጅ የተደነገጉትን መሰፈርቶች ሙሉ በሙሉ ለማሟላት የማስተካከያ እርምጃዎች መውሰድ አለባቸው።

፲፩፻፳፻፩

የ/ይህ አዋጅ ከመጽናቱ በፊት መታየት የጀመሩና

91. Outsourcing of Services

1/ Any public institution may outsource support services to other providers as appropriate and whenever feasible.

2/ In outsourcing services, any public institution shall ensure that beneficiaries get appropriate and effective services and that the costs of the services are fair and acceptable.

92. Access to Land

Government may make the necessary land available for use by institutions for the purposes of their education, research and community- services operations in accordance with applicable laws and policies.

93. Liability

1/ Any person who fails to comply with the provisions of this Proclamation or regulations or directives to be issued for the implementation of this Proclamation shall, in accordance with the law, be liable.

2/ Any person who, without having acquired accredited diploma, presents forged diplomas or any institution which issues diplomas for a program that is not accredited shall, in accordance with the law, be liable.

94. Transitory Provisions

1/ Pre-accreditation and accreditation certificates issued under Proclamation No. 650/2009 shall be deemed to have been issued in accordance with this Proclamation.

2/ Notwithstanding the provisions of sub-article (1) of this Article, private institutions shall take adjustment measures to fully meet the requirements of this Proclamation within one year from its effective date.

3/ Cases pending prior to the coming into force of this



የላለቁ ጉዳዮች በዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች መሰረት ይወሰናሉ።

፳፭. ደንብና መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

፩/ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን ዋጅ ለማስፈጸም የሚስፈልጉ ደንቦችን ሊያወጣ ይችላል።

፪/ የሚኒስቴሩ ይህን አዋጅና በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሰረት የወጡ ደንቦችን ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ መመሪያዎች ሊያወጣ ይችላል።

፳፮. የተሻሩ ሕጎች

፩/ የከፍተኛ ትምህርት አዋጅ ቁጥር ፳፻፶/፪ሺ፩ እና ፳፻፷፩/፪ሺ፮ በዚህ አዋጅ ተሽጋሪ ሆኖም በአዋጅ መሰረት የወጡ ደንቦችና መመሪያዎች ድንጋጌዎች ከዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች ጋር የሚጣጣሙ እስከዛሬ ድረስ በዚህ አዋጅ መሰረት በሚወጡ ድንቦችና መመሪያዎች እስከሚተኩ ድረስ ተፈጻሚነታቸው ይቀጥላል።

፪/ ከዚህ አዋጅ ጋር የማይጣጣሙ ሕጎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎች ወይም የአሰራር ልምዶች በዚህ አዋጅ በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖራቸውም።

፳፯. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ሀያ ይሆናል።

አዲስ አበባ ነሐሴ ፮ ቀን ፪ሺ፲፩ ዓ.ም

ሳህለወርቅ ዘውዴ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

Proclamation shall be decided in accordance with the provisions of this Proclamation.

95. Power to Issue Regulations and Directives

1/ The Council of Ministers may issue regulations necessary for the implementation of this Proclamation.

2/ The Ministry may issue directives necessary for the implementation of this Proclamation and regulations issued under sub-article (1) of this Article

96. Repeal

1/ The Higher Education Proclamation No. 650/2009 and 861/2014 is hereby repealed; provided however, that regulations and directives issued pursuant to it shall, in so far as they are consistent with the provisions of this Proclamation, remain in force until replaced by regulations and directives to be issued in accordance with this Proclamation.

2/ No law, regulations, directives or practices shall, in so far as they are inconsistent with the provisions of this Proclamation, have effect with respect to matters provided for by this Proclamation.

97. Effective Date

This Proclamation shall enter into force up on the date of publication in the Federal Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa, this 12th the day of August 2019

SAHLEWORK ZEWDE
PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA



